

ከላይ 1

00:00:00.020 --> 00:00:04.206

እኛን ለመቀላቀል ጊዜ ለወሰዳችሁ ሁሉ

የማስታወሻ መተማመን: 0.939145565032959

ከላይ 2

5d05ae64-de21-43e9-bbf6-ae35b47f31

00:00:04.206 --> 00:00:08.392

ሞቅ ያለ አቀባበል ለማድረግ እንወዳለን. ስሜ ኬሊ ማውንቴን ነው

የማስታወሻ መተማመን: 0.939145565032959

d48f57e4-e440-4a92-9f24-4cd30c6a35f3

00:00:08.392 --> 00:00:10.784

፣ በልዩ ትምህርት ፣ የወላጆች ሃብት ማዕከል አስተባባሪዎች ውስጥ አንዷ ነች።

የማስታወሻ መተማመን: 0.939145565032959

dbf0be26-47f0-4656-a269-84a989379646

00:00:10.784 --> 00:00:14.073

ሁላችንም በዓለም ዙሪያ ፣ በሀገራችን እና በግዛታችን ውስጥ እንዲሁም

የማስታወሻ መተማመን: 0.939145565032959

94331a20-e89e-450b-a8cf-18c7db351be3

00:00:14.073 --> 00:00:17.960

በአርሊንግተን ውስጥም እንዲሁ በከባድ ሁኔታ ውስጥ ፈታኝ ጊዜ እንደነበረ

የማስታወሻ መተማመን: 0.939145565032959

35d18f73-89d8-4b8b-815b-65b93ba4beaf

00:00:17.960 --> 00:00:21.548

ሁላችንም እናውቃለን። ሁላችንም

የማስታወሻ መተማመን: 0.939145565032959

94ca75e5-6aac-48d2-846d-c1d84dd7605d
00:00:21.548 --> 00:00:25.435
በፈጣን ሁኔታ ለውጦች እያጋጠመን ሲሆን
ተለዋዋጭ የመሆን አስፈላጊነት

የማስታወሻ መተማመን: 0.939145565032959

c3629262-35be-459f-b1c6-c2689870e6ec
00:00:25.435 --> 00:00:29.023
በአጠቃላይ አዲስ ትርጉም ይዟል። እኛ ልጆች ያለን

የማስታወሻ መተማመን: 0.939145565032959

31bc32e4-fa25-44a1-8fa4-cfee44c49394
00:00:29.023 --> 00:00:30.518
በተለይም ልዩ ችሎታ እና ፍላጎት ያላቸው
ያለን ልጆች እኛ

የማስታወሻ መተማመን: 0.930466711521149

8eba2987-2771-44a6-954b-c4fa44d25a9d
00:00:30.520 --> 00:00:34.720
የበለጠ ከባድ ፈተናዎች እንዳሉን እናውቃለን እናም

የማስታወሻ መተማመን: 0.930466711521149

c01f515d-71db-4d83-bb93-dc5b405e23f9
00:00:34.720 --> 00:00:38.220
ለሁላችሁም በጣም በጣም አስቸጋሪ እና ተስፋ አስቆራጭ
ጊዜ እንደነበረ እናውቃለን ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.930466711521149

919ad688-04a0-4b8f-a446-8af4c30aa908
00:00:38.220 --> 00:00:41.720
ወደ ሴፕቴምበር 8 ስንገፋ ይህ ክፍለ-ጊዜ
የተማሪዎቻችሁን ትምህርት

የማስታወሻ መተማመን: 0.930466711521149

84bd1389-d4e8-4921-b1bf-d8473c2774f1

00:00:41.720 --> 00:00:45.920

ለመጀመር ይረዳዎታል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ፣ እናም አሁን
ሁሉም አቅራቢዎቻችን

የማስታወሻ መተማመን: 0.930466711521149

f44b7679-efc4-4b3c-abe1-98c47846590c

00:00:45.920 --> 00:00:49.070

እራሳቸውን እንዲያስተዋውቁ መጋበዝ እፈልጋለሁ።

ስላይድ 3

የማስታወሻ መተማመን: 0.58779913187027

5be42fd1-c557-4eb5-ad9f-e6e9650dc51f

00:00:50.530 --> 00:00:56.666

ኤሪን, አኛ

እስካሁን

የማስታወሻ መተማመን: 0.58779913187027

ca3dd87a-b82c-4d7d-b401-b618433d84de

00:00:56.666 --> 00:01:02.802

አብርተሽዋል?

ድምፅሽ ጠፍቶ

የማስታወሻ መተማመን: 0.882714033126831

8c8f4e24-0927-43bf-93bf-ba189ccaaf27

00:01:02.802 --> 00:01:10.598

ይሆናል.

ያው ፣ ያ የ 2020 ምልክት ነው።

የማስታወሻ መተማመን: 0.925708651542664

bd85bf00-c05f-4cec-a6a0-8f65919ca670

00:01:10.600 --> 00:01:14.560

ስሜ ኤሪን ዶኖሁ እባላለሁ ። በልዩ ትምህርት ቢሮ
ውስጥ ከሚገኙት የአውቲዝም / ዝቅተኛ

የማስታወሻ መተማመን: 0.925708651542664

bd0e62fe-9141-40d8-a8ba-cad92b7a12d6
00:01:14.560 --> 00:01:17.530
የአካል ጉዳት ባለሙያዎች አንዷ ነኝ። ዛሬ

የማስታወሻ መተማመን: 0.940086901187897

dc0937e8-81b8-4627-8050-4f6b2221cd04
00:01:17.530 --> 00:01:20.820
ስለቀረባችሁኝ አመሰግናለሁ ። ሰላም ሆሉላችሁም፤
በጣም ደስ ብሎኛል

የማስታወሻ መተማመን: 0.940086901187897

da58ce2d-c6ad-4d5a-baf8-07a563fa2038
00:01:20.820 --> 00:01:24.265

ስለተቀላቀላችሁን። ስሜ

የማስታወሻ መተማመን: 0.940086901187897

8ec7de7b-3920-490f-8189-6e27b25220c3
00:01:24.265 --> 00:01:26.650
ካትሊን ዶኖቫን ነው እና በመማር
የማስታወሻ መተማመን: 0.940086901187897

bdf7a684-fa35-4a25-ae38-a802ba9df762
00:01:26.650 --> 00:01:29.035
ማስተማር እና መምሪያ የልዩ
ትምህርት ቢሮ አካል በሆነው
የማስታወሻ መተማመን: 0.940086901187897

d4edca83-252f-40c4-89be-492836e45ecb
00:01:29.035 --> 00:01:31.420
በወላጅ መርጃ ማዕከልዎ ውስጥ የመሥራት

የማስታወሻ መተማመን: 0.940086901187897

c3b2748d-b664-43cd-910f-673abebeec91
00:01:31.420 --> 00:01:32.480
እድሉ ስላለኝ ትልቅ አክብሮት አለኝ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.920067846775055

fb47c515-8eb7-4952-8bbb-987b7f661d9a
00:01:34.000 --> 00:01:38.030
ሰላም እኔ ዲቦራ ሃመር ነኝ ።
እኔም ደግሞ ኦቲዝም እና ዝቅተኛ

የማስታወሻ መተማመን: 0.920067846775055

f7d70a8e-680c-4797-b928-6e2594e6b2e9
00:01:38.030 --> 00:01:39.239
የአካል ጉዳት ክስተት
ባለሙያ ነኝ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.748172581195831

18297dc3-c4b5-4941-a22e-f7ca031dc9fa
00:01:41.200 --> 00:01:46.360
በድጋሚ ሰላም ለሁላችሁም።
እኔ ኬሊ ማውንቴን ነኝ እና

የማስታወሻ መተማመን: 0.748172581195831

fc1c37ed-de30-4cbf-80e2-d66aea88c8da
00:01:46.360 --> 00:01:51.520
ከካትሪን ጋር በወላጅ መርጃ ማዕከል ነኝ ።

ስላይድ 4

የማስታወሻ መተማመን: 0.926691114902496

54e08371-43a6-4719-8e0f-6f5f1b23777e
00:01:53.670 --> 00:01:57.575
ከእነዚህ አስደናቂ ባልደረቦቼ ጋር በመተባበር
አብሬ በማቅረቤ በጣም ተደስቻለሁ

የማስታወሻ መተማመን: 0.926691114902496

d86478ad-bac4-4040-8236-72774d01b7e0

00:01:57.575 --> 00:02:01.835

እናም ይህ "መተንፈሻ" የተባለው የእኛ ስላይይ ነው።

የማስታወሻ መተማመን: 0.926691114902496

584aabc9-7c0c-47da-ae87-e0d9bd7a4c0b

00:02:01.835 --> 00:02:04.675

ኬሊ እንደጠቀሰችው በፀደይ ወቅት-ባልተጠበቀ ሁኔታ ወደ ሸርቸዋል

የማስታወሻ መተማመን: 0.926691114902496

d30736a5-b414-4d03-8953-924ead14a9c2

00:02:04.675 --> 00:02:08.225

ትምህርት እራሳችንን አገኘን - እናም እንደገና እዚህ ነን።

የማስታወሻ መተማመን: 0.926691114902496

5ea3f3d6-1f41-4bc7-befa-9f29c49658fd

00:02:08.225 --> 00:02:12.485

here again። እና እንቀጥላለን።

እኛ እንደ ማህበረሰብ

የማስታወሻ መተማመን: 0.926691114902496

351ca8cd-e3e2-49fe-b7ea-d9a4907a2efe

00:02:12.485 --> 00:02:17.100

ለልጆቻችን ድጋፍ እንደምንሰጥ አብረን

እየሰራን ሲሆን ይህ በብዙ ደረጃዎች

የማስታወሻ መተማመን: 0.926691114902496

2c5d89f7-f47c-4d62-9de7-4abe1eb62c90

00:02:17.100 --> 00:02:21.005

እጅግ ፈታኝ መሆኑን እናውቃለን። ግን

በዚህ ግዛት ውስጥ ለረጅም ጊዜ ስለቆየሁ

የማስታወሻ መተማመን: 0.926691114902496

5fc24d8c-6d36-4e66-8a98-c30c078c54a1
00:02:21.005 --> 00:02:24.910
እየሚውቀው አስገራሚ የመምህራናቸችን ፣
የአስተዳዳሪዎቻችን ፣ የተማሪዎቻችን

የማስታወሻ መተማመን: 0.934130191802979

81a57451-a605-40cc-8259-e714bbac6ad9
00:02:24.980 --> 00:02:28.028
የናንተም የወላጆች አስደናቂ ችሎታ፣
ተሞክሮ እና ቁርጠኝነት -

የማስታወሻ መተማመን: 0.934130191802979

0c410878-bbdb-476b-b645-c889a9fc3546
00:02:28.028 --> 00:02:31.457
በዚህ በማይታመን ወቅት

የማስታወሻ መተማመን: 0.934130191802979

d384b855-a17d-4ba6-8c94-fd596339c40e
00:02:31.457 --> 00:02:36.029
ውጤታማ እንድንሆን የሚደግፈን

የማስታወሻ መተማመን: 0.934130191802979

d577124e-2647-43f7-a0de-589866117207
00:02:36.029 --> 00:02:39.458
በሂደቱ ውስጥ ያ ይሆናል።

የማስታወሻ መተማመን: 0.934130191802979

1132ab3d-a81b-4667-8a21-e772c7a8ea86
00:02:39.458 --> 00:02:44.030
ዛሬ የምናካፍላቸው ብዙ
ግሩም መረጃዎች አሉን። እኛ

ስላይድ 5

የማስታወሻ መተማመን: 0.934130191802979

c71486f3-2412-425c-b59f-56480a829eea
00:02:44.030 --> 00:02:48.221
እያንዳንዳቸው እነዚህ ርዕሶች ራሳቸው
የሚቀርቡ ሊሆኑ እንደሚችሉ እናውቃለን

የማስታወሻ መተማመን: 0.934130191802979

a9cdd823-427d-4e9a-9c84-08807937f3f2
00:02:48.221 --> 00:02:53.555
ግን አዚህ ጋር እኛ የምንመኘው
እንድተረዱን ነው

የማስታወሻ መተማመን: 0.934130191802979

6d9fad73-a0da-4b90-b510-67493f25389d
00:02:53.555 --> 00:02:56.984
አሁን ምን መስራት እንደምንችል። ከባድ ነገር ሲኖርብን
- ይህም እንደ

የማስታወሻ መተማመን: 0.934130191802979

b658ee95-3687-4759-86fb-ec74ccf10b29
00:02:56.984 --> 00:02:58.508
ሸርቆዋል ትምህርት ቤቶችን አንደማካሄድ ያሉትን
ነው -

የማስታወሻ መተማመን: 0.930521130561829

df9df399-b8be-47f4-9263-d72e797d5970
00:02:58.550 --> 00:03:02.502
አንድ ትልቅ ፕሮጀክት ሲገጥመን ማረግ ከምንችላቸው
ካሰብኳቸው ጥሩ ነገሮች

የማስታወሻ መተማመን: 0.930521130561829

526a56f4-bc69-4274-8306-0654edb1913f
00:03:02.502 --> 00:03:06.454
ነገሩን መከፋፈል እና ስላለው ነገር በማሰብ

የማስታወሻ መተማመን: 0.930521130561829

f18d85d8-c860-4cb5-a41b-ef47fb90af54
00:03:06.454 --> 00:03:10.406
ከፊታችን ያሉት የትኞቹ ክፍሎች
በእኛ ተፅኖ ውስጥ እንደሆኑ

የማስታወሻ መተማመን: 0.930521130561829

552f904e-bf21-4b33-8433-3a7e4c9844e5
00:03:10.406 --> 00:03:14.358
እና ቁጥጥር ውስጥ እንደሆኑ፣ እና አንዴት
ወደተሻለ የኛ ብቃት መንቀሳቀስ

የማስታወሻ መተማመን: 0.930521130561829

595c5c78-65ab-4e10-af22-4a696373b71e
00:03:14.358 --> 00:03:17.398
እንችላለን? ስለዚህ የዘሬ ክፍላችንን
በመጀመሪያ

የማስታወሻ መተማመን: 0.930521130561829

6a49547c-dca2-425e-97cf-8782d8e3af53
00:03:17.398 --> 00:03:20.742
እንደ ወላጅ ብዙ ነገሮችን ለመመልከት
ንድፍ አውጥተናል። እንዴት

የማስታወሻ መተማመን: 0.930521130561829

ee0838ac-a2d0-4ce1-8360-033320db3c98
00:03:20.742 --> 00:03:23.782
ከት / ቤት መርሃግብሮች ጋር መተዋወቅ
እንችላለን እና

የማስታወሻ መተማመን: 0.930521130561829

9b748e72-9caf-4034-8964-4b5f65bba618
00:03:23.782 --> 00:03:26.822
በቤት ውስጥ የጊዜ ሰሌዳዎችን እንዴት
መደርደር እንችላለን?

የማስታወሻ መተማመን: 0.930521130561829

9fcf12e7-d497-43f7-a9df-b713bbfaf444
00:03:26.822 --> 00:03:28.038
የቤት ውስጥ መማሪያ አከባቢን ለልጆች ስኬት

የማስታወሻ መተማመን: 0.935268878936768

0641f94f-6f59-43dd-a825-81b8a7707565
00:03:28.038 --> 00:03:31.753
ለመደገፍ እንዴት እንዋቀር??
እና ከዚያ ልዩ ትምህርት የሚቀበሉ ተማሪዎች

የማስታወሻ መተማመን: 0.935268878936768

4b6d88df-ecd4-421a-8efe-cdd1074df185
00:03:31.753 --> 00:03:34.786
እንዳሏቸው ቤተሰቦች እንደመሆናችን መጠን
በእውነቱ

የማስታወሻ መተማመን: 0.935268878936768

e3e8a9a1-1014-46ad-a208-46b4a9241ec2
00:03:34.786 --> 00:03:38.830
በነጋገር ላይ ማተኮር እና ከ IEP ቡድኖች ጋር
መተባበር የሚያስፈልጉን ልዩ ፍላጎቶች

የማስታወሻ መተማመን: 0.935268878936768

bd37eb0b-f581-4155-9387-a64b162f5529
00:03:38.830 --> 00:03:42.200
ምንድናቸው ተማሪዎች የተደገፉ
መሆናቸውን ለማረጋገጥ? ስለዚህ

የማስታወሻ መተማመን: 0.935268878936768

d812110f-3aaf-4b68-ac20-803f53383caa
00:03:42.200 --> 00:03:45.570
እኛ ዛሬ እንፈጽማለን ብለን ተስፋ የምናደርገው ነገር ነው፤
እና ይህንን መረጃ

የማስታወሻ መተማመን: 0.935268878936768

c4196cfe-8261-49c6-9e80-01da6a65ec51

00:03:45.570 --> 00:03:49.614

ለማጋራት በጉጉት እንጠብቃለን። ጥልቅ ጠልቀው የሚወስዱ እና ለወደፊት

የማስታወሻ መተማመን: 0.935268878936768

536dd551-1ed3-4aca-8243-898917f02c1f

00:03:49.614 --> 00:03:53.321

የበለጠ መረጃ የሚሰጡ ብዙ

ሀብቶች ይህ የመጀመሪያ

የማስታወሻ መተማመን: 0.935268878936768

35b5cf51-4429-428d-81eb-a4c674b78aaa

00:03:53.321 --> 00:03:54.669

እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን።

ስለይድ 6

የማስታወሻ መተማመን: 0.927393674850464

413e78f1-9bcc-4afd-b5f7-d347c6cc86bc

00:03:56.430 --> 00:04:01.259

ስለዚህ IEPs ተማሪዎች ትምህርትን

እንዲያገኙ የሚረዱ መሣሪያዎች ናቸው።

የማስታወሻ መተማመን: 0.927393674850464

5940371e-f1a0-47a2-89d4-4f64edbc5efe

00:04:01.259 --> 00:04:04.332

ስለዚህ የምናባዊ የትምህርት መርሃግብርዎቻችን

የማስታወሻ መተማመን: 0.927393674850464

d4a13aaa-ce6c-4e62-9c94-7c4ae8212826

00:04:04.332 --> 00:04:07.405

በዚህ የበልግ ወቅት ምን

እንደሚመስሉ በጋራ በመረዳት

የማስታወሻ መተማመን: 0.927393674850464

1dae566f-bb24-40d5-bb66-307bee747339

00:04:07.405 --> 00:04:11.356

በመጀመሪያ እንጀምር :: ዲቦራ በትምህርት ቤት መርሃግብሮች ላይ ማብራሪያ ስጪን

የማስታወሻ መተማመን: 0.927393674850464

d4edbd00-062f-40ef-a35f-400e5581032e

00:04:11.356 --> 00:04:15.307

ከዚያ በቤት ውስጥ የጊዜ ሰሌዳዎችን እንዴት ማቀናጀት

የማስታወሻ መተማመን: 0.927393674850464

3825b667-f3ef-4994-840b-f21305c6add6

00:04:15.307 --> 00:04:18.819

እንደምንችል የተወሰኑ ስልቶችን እንካፈላለን።

የማስታወሻ መተማመን: 0.927393674850464

c81fa479-3e82-4828-ae8e-e46f237a3c3b

00:04:18.819 --> 00:04:22.331

አንዳንድ መርሃግብሮች በልዩ ፕሮግራም እና እንዲሁም በተማሪዎችዎ ፍላጎት ላይ

የማስታወሻ መተማመን: 0.927393674850464

115fc80c-3728-4d3e-9cfb-9dc16beab9fc

00:04:22.331 --> 00:04:23.648

ተመስርተው የተለየ ሊመስሉ ይችላሉ ::

ስላይድ 7

የማስታወሻ መተማመን: 0.943537712097168

ae1ee01f-ba31-4821-a333-d54b599a18f9

00:04:27.560 --> 00:04:33.224

ስለዚህ የቅድመ ኬ
መርሃግብር ናሙና ይኸውልዎት

ቅድመ መዋለህፃናት ሰኞዎች	የቅድመ መዋለ ህፃናት ማክ-አርብ (5 ሰዓት፣ 20 ደቂቃ በቀን)
1 ሰዓት ያልተያያዘ የመማር ስራዎች ተጨማሪ የተያያዘ አነስተኛ ቡድን የምልከታ ክፈለ ጊዜዎች ለአንዳንድ ተማሪዎች/ የብቻ ወይም አነስተኛ ቡድን ግምገማ የአስተማሪ እቅድ / CLT ስብሰባ	የጠዋት ስብሰባ (15 ደቂቃ)
	ተንከባካቢ ግንኙነቶች / የ SEL ትምህርት (15 ደቂቃዎች)
	እንቅስቃሴ / SQPL / ሙዚቃ (10 ደቂቃዎች)
	መክሰስ እና መወያየት (15 ደቂቃዎች)
	እንቅስቃሴ / ማህበረሰብ ግንባታ (5 ደቂቃዎች)
	አነስተኛ ትምህርት(ቋንቋ / እውቀት እና / ወይም ሂሳብ) (15 ደቂቃ)
	መታጠቢያ ቤት እና የእጅ መታጠብ (10 ደቂቃ)
	ገለልተኛ የሥራ ክፍለ ጊዜ / ጨዋታን መሠረት ያደረጉ እንቅስቃሴዎች / ያልተያያዘ ትምህርት (30 ደቂቃ)
	ምሳ (40 ደቂቃ)
	እረፍት / ጸጥ ያለ ጊዜ / መልሶ ማሰላሰል ወይም ያልተመሰሰለ የትምህርት እንቅስቃሴዎች (60 ደቂቃ)
	ልዩ (ጥበብ ፣ ሙዚቃ ፣ ፒኢ) (30 ደቂቃ)
የመዝጊያ ክብብ (15 ደቂቃ)	

እናም እነዚህ ሁሉ

የማስታወሻ መተማመን: 0.943537712097168

bba6877c-8db6-47ed-9c40-3480edeb867c
00:04:33.224 --> 00:04:37.472
በ APS ድርጣቢያ ላይ ይገኛል ፣
ግን ምሳሌዎች ናቸው።

የማስታወሻ መተማመን: 0.943537712097168

4f90fd81-3c26-48e7-a924-7dc1e858205f
00:04:37.472 --> 00:04:41.248
በልጅዎ መምህር ፣ በትምህርት ቤታቸው ፣

የማስታወሻ መተማመን: 0.943537712097168

bd967365-b686-4132-a4ee-090fa2cd1d9c
00:04:41.248 --> 00:04:45.024
በእድሜያቸው እና በሌሎች ምክንያቶች ላይ

በመመርኮዝ ይለወጣሉ።

ስላይድ 8

የማስታወሻ መተማመን: 0.924828708171844

9e55fa32-6987-4f5d-aa97-0e64692a6184

00:04:46.250 --> 00:04:51.374

ከ K እስከ 5 አንድ ምሳሌ

ይኸውልዎት

ሰኞዎች	ኬ-2 ማክ- አርብ (5 ሰአት 20 ደቂቃ/በሰአት)	ክፍላቸው 3-5 ማክ- አርብ (5 ሰአት 20 ደቂቃ/በሰአት)
<ul style="list-style-type: none"> 2 ሰአት ያልተያያዘ የመማር ስራዎች ተጨማሪ የተያያዘ አነስተኛ ቡድን የምልከታ ክፈለ ጊዜዎች ለአንዳንድ ተማሪዎች/ የብቻ ወይም አነስተኛ ቡድን ግምገማ የአስተማሪ እቅድ 	የማለዳ መልእክት (15 ደቂቃዎች)	የማለዳ መልእክት (15 ደቂቃዎች)
	የፎካላዊ ግንዛቤ (10 ደቂቃ)	የፎካላዊ ግንዛቤ (15 ደቂቃ)
	ንባብ መመሪያ (15 ደቂቃ)	የግል የስራ ጊዜ (እውቀት)(35 ደቂቃ)
	የግል የስራ ጊዜ (እውቀት)(30 ደቂቃ)	የእንቅስቃሴ እረፍት (10 ደቂቃ)
	የእንቅስቃሴ እረፍት (10 ደቂቃ)	የእንቅስቃሴ እረፍት (10 ደቂቃ)
	የፅሁፍ ትእዛዝ (10 ደቂቃ)	የፅሁፍ ትእዛዝ (15 ደቂቃ)
	የግል የስራ ጊዜ (እውቀት)(30 ደቂቃ)	የግል የስራ ጊዜ (እውቀት)(35 ደቂቃ)
	የእንቅስቃሴ እረፍት (10 ደቂቃ)	የእንቅስቃሴ እረፍት (10 ደቂቃ)
	የሂሳብ ወርክሾፕ (60 ደቂቃ)	የሂሳብ ወርክሾፕ (60 ደቂቃ)
	ምሳ እና ረፍት ጊዜ (45 ደቂቃ)	ምሳ እና ረፍት ጊዜ (45 ደቂቃ)
	ይዘት (ሳይንስ ወይም አካባቢ ሳይንስ) ወይም/እና SEL(30 ደቂቃ)	ይዘት (ሳይንስ ወይም አካባቢ ሳይንስ) ወይም/እና SEL(30 ደቂቃ)
	የእንቅስቃሴ እረፍት (10 ደቂቃ)	የእንቅስቃሴ እረፍት (10 ደቂቃ)
	ልዩ (ጥበብ ፣ ሙዚቃ ፣ ፕኢ) (30 ደቂቃ)	ልዩ (ጥበብ ፣ ሙዚቃ ፣ ፕኢ) (30 ደቂቃ)
መዝጊያ ግምገማ (10 ደቂቃ)	መዝጊያ ግምገማ (10 ደቂቃ)	

እና ማየት እንደሚችሉት

የማስታወሻ መተማመን: 0.924828708171844

1ec98f3f-5bc6-4f95-a721-885f824af751

00:04:51.374 --> 00:04:55.034

ሰኞ ማክሰኞ እና ሐሙስ

የተለየ ይሆናል ፣ እና

የማስታወሻ መተማመን: 0.924828708171844

fb35c174-db05-4b62-9a0a-cc5be0febd4d

00:04:55.034 --> 00:04:59.426

እና ከቀረው ሰምንት ፣

እና እነሱ በየትኛው ደረጃ ላይ እንደሚገኙ

የማስታወሻ መተማመን: 0.924828708171844

929d3647-2942-4beb-8fb6-5eb5a9d462da

00:04:59.426 --> 00:05:03.452

በመመርኮዝ ትንሽ ለየት ያለ

ሊመስል እንደሚችል ያያሉ።

ስላይድ 9

የማስታወሻ መተማመን: 0.943260192871094

8c91b222-5769-4129-81a8-f54d7487cb32

00:05:04.890 --> 00:05:07.242

And next we have a sample middle

እና በመቀጠል እንደ ናሙና የመካከለኛ

ደረጃ ትምህርት ቤት

የማስታወሻ መተማመን: 0.940576612949371

0aafc5d5-4ecb-4eb4-87c4-b8a019358ea2

00:05:07.242 --> 00:05:11.958

መርሃ ግብር አለን።

ሰኞዎች	ማክሰኞ - አርብ (የተያያዘ እና ያልተያያዘ -ሁሉም ክፍሎች በየቀኑ 5 ሰዓታት 23 ደቂቃዎች)
<ul style="list-style-type: none"> ● ያልተያያዘ የመማር እንቅስቃሴ 	ማለዳ ማለዳ መግቢያ ወይም ቢያስፈልግ የሥራ ሰዓት (30 ደቂቃ)
<ul style="list-style-type: none"> ● ለአንዳንድ ተማሪዎች ተጨማሪ የተመሰሰለ አነስተኛ የቡድን መመሪያ ትምህርቶች 	1 ኛ / 2 ኛ ጊዜ (90 ደቂቃዎች በጠቅላላ / 50 ደቂቃ የተያያዘ)
<ul style="list-style-type: none"> ● የአስተማሪ እቅድ 	እረፍት (8 ደቂቃ)
	3 ኛ ጊዜ (መልህቅ ጊዜ) (40 ደቂቃዎች በጠቅላላ / 30 ደቂቃ የተያያዘ)

	የአስተማሪ አማካሪ / SEL (15 ደቂቃ)
	እረፍት (8 min)
	5 ኛ / 6 ኛ ጊዜ (84 ደቂቃዎች በጠቅላላ / 45 ደቂቃ የተያያዘ)
	4 ኛ ጊዜ - ምሳ (35 ደቂቃ)
	7 ኛ / 8 ኛ ክፍለ ጊዜ (በአጠቃላይ 94 ደቂቃ / 45 ደቂቃ የተያያዘ)

እና በተመሳሳለ እና በማይመሳሰል

የማስታወሻ መተማመን: 0.940576612949371

772d68a5-3874-4109-9e92-fd90a5832240

00:05:11.958 --> 00:05:14.835

ትምህርት የተከፋፈለ መሆኑን ማየት

ይችላሉ ፣ ይህ ማለት

የማስታወሻ መተማመን: 0.940576612949371

48314c21-f6f2-457c-8d90-1cffa862b43b

00:05:14.835 --> 00:05:18.945

ከአስተማሪዎቻቸው ጋር በቀጥታ

በመገናኘት የተወሰነ ጊዜ እንደሚያሳልፉ

የማስታወሻ መተማመን: 0.940576612949371

b33dac63-6754-4936-a96d-77a8dbe4b5eb

00:05:18.945 --> 00:05:22.233

እና ሌላ ጊዜ ደግሞ የበለጠ ራሳቸውን

ችለው እንደሚሰሩ ያሳያል።

ስላይድ 10

የማስታወሻ መተማመን: 0.949816346168518

7ad3b743-1b9f-4997-921c-adc3c4e6debc

00:05:24.480 --> 00:05:26.461

እና አንድ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት

የማስታወሻ መተማመን: 0.907301425933838

6c391440-5d08-4de9-808f-eb8e75aec190

00:05:26.461 --> 00:05:31.136

ምሳሌ ይኸውልዎት።

ሰዎች	ማክሰኞ - አርብ (የተያያዘ እና ያልተያያዘ -ሁሉም ክፍሎች በየቀኑ 5 ሰዓታት 40 ደቂቃዎች)
<ul style="list-style-type: none"> • ምክሮች: በአጠቃላይ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ያሉ ተማሪዎች በትምህርት ቤት ሠራተኞች በሚመራው የተመጣጠነ የምክር ጊዜ ውስጥ ይሳተፋሉ • የአስተማሪ እቅድ • አስተማሪ / አማካሪ የሥራ ሰዓት • የሚመራው አነስተኛ ቡድን እና አንድ-ለአንድ ጣልቃ ገብነቶች • ተማሪዎች ባልተያያዘ ትምህርት ይሳተፋሉ (በአንድ ኮርስ በግምት 30 ደቂቃ ያህል) 	1 ኛ / 2 ኛ ጊዜ (95 ደቂቃዎች በጠቅላላ / 50 ደቂቃ የተያያዘ)
	ሽግግር ጊዜ (10 ደቂቃ)
	3 ኛ ክፍለ ጊዜ (55 ደቂቃዎች በጠቅላላ / 30 ደቂቃ የተያያዘ)
	ሽግግር ጊዜ (10 ደቂቃ)
	3 ኛ እና 4ኛ ክፍለ ጊዜ (95 ደቂቃዎች በጠቅላላ / 50 ደቂቃ የተያያዘ)
	ምሳ(30 ደቂቃ)
	ሽግግር ጊዜ (10 ደቂቃ)
6ኛ / 7 ኛ ክፍለ ጊዜ (በአጠቃላይ 95 ደቂቃ / 50 ደቂቃ የተያያዘ)	

እና እንደገና ፣ እነዚህ ናሙናዎች

ብቻ ናቸው ፣ ስለሆነም

የማስታወሻ መተማመን: 0.869222462177277

0ad6aa9e-8d7e-4f9a-b339-2f23fa00c325

00:05:31.136 --> 00:05:36.330

ይለዋወጣል። እና ዴብ ፣ እነዚህ ናሙናዎች

በመስመር ላይ ተለጥፈዋል? እነሱ አዎ -

የማስታወሻ መተማመን: 0.869222462177277

e730a8aa-009c-4d67-8d9e-c66853704d78

00:05:36.330 --> 00:05:37.850
 በ APS ድህረ ገፅ ላይ ተለጥፏል።

ስላይድ 11

የማስታወሻ መተማመን: 0.940549314022064

72c6fd37-87fc-4c2a-b2ca-4caa8f4c1552

00:05:39.830 --> 00:05:43.873

የካውንቲ አቀፍ ፕሮግራም

ምሳሌ እዚህ አለ

የማስታወሻ መተማመን: 0.940549314022064

4ffff58a-4ee5-4295-8626-d065d280a962

00:05:43.873 --> 00:05:46.983

ይህም እንደ MIP-A (ለአውቲዝም ጣልቃ-ገብነት መርሃግብር)

ወይም ተግባራዊ የሕይወት ችሎታዎች መርሃግብር ያሉ ናቸው።

ስኞ	ማክሰኞ-አርብ (በየቀኑ 5 ሰዓታት ፣ 20 ደቂቃዎች) 155 ደቂቃዎች የተያያዘ (2 ሰዓት ፣ 35 ደቂቃዎች) ቡድን A	ቡድን B
<ul style="list-style-type: none"> ● 2 ሰዓታት ፣ 4 ደቂቃዎች - ያልተያያዘ የትምህርት እንቅስቃሴዎች 	የማለዳ ስብሰባ (15 ደቂቃዎች - ሙሉ ቡድን)	የማለዳ ስብሰባ (15 ደቂቃዎች - ሙሉ ቡድን)
	የፎካል ግንዛቤ (15 ደቂቃ ከ ረዳት ጋር)	የንባብ መመሪያ (15 ደቂቃ ከ አስተማሪ ጋር)
	የንባብ መመሪያ (15 ደቂቃ ከ አስተማሪ ጋር)	የፎካል ግንዛቤ (15 ደቂቃ ከ ረዳት ጋር)
<ul style="list-style-type: none"> ● ለአንዳንድ ተማሪዎች ተጨማሪ የተያያዘ አነስተኛ የቡድን መመሪያ ቅንጅቶች 	የዘፈን / እንቅስቃሴ እረፍት (10 ደቂቃዎች - ሙሉ ቡድን)	የዘፈን / እንቅስቃሴ እረፍት (10 ደቂቃዎች - ሙሉ ቡድን)
	ገለልተኛ ሥራ (20 ደቂቃዎች - ሙሉ ቡድን)	ገለልተኛ ሥራ (20 ደቂቃዎች - ሙሉ ቡድን)
<ul style="list-style-type: none"> ● የአስተማሪ እቅድ 	የሂሳብ መመሪያ (15 ደቂቃዎች - ሙሉ ቡድን)	የሂሳብ መመሪያ (15 ደቂቃዎች - ሙሉ ቡድን)

	የሂሳብ ልምምድ (10 ደቂቃዎች - አነስተኛ ቡድን)	የሂሳብ ልምምድ (10 ደቂቃዎች - አነስተኛ ቡድን)
	የምሳ እረፍት (30 ደቂቃዎች)	የምሳ እረፍት (30 ደቂቃዎች)
	ልዩ (30 ደቂቃዎች - ሙሉ ቡድን)	ልዩ (30 ደቂቃዎች - ሙሉ ቡድን)

ይህ የ

የማስታወሻ መተማመን: 0.940549314022064

ce2d6bf5-0d2a-4b12-a1d6-e29be56af42a

00:05:46.983 --> 00:05:50.715

ጠዋት - በእርግጥ ተቋርጧል -

ግን ምን ሊመስል እንደሚችል

የማስታወሻ መተማመን: 0.940549314022064

217189a6-884d-4bc9-acd6-1c1b1ebd8983

00:05:50.715 --> 00:05:52.270

ምሳሌ ማየት ይችላሉ።

ስላይድ 12

የማስታወሻ መተማመን: 0.931722700595856

d5257ef4-9e28-40a5-890f-38cb590eab16

00:05:56.220 --> 00:06:00.045

ስለዚህ የአይ.ኤ.ፒ (IEP) ያላቸው

ተማሪዎች የተለያዩ የአቅርቦት ሞዴሎች አሏቸው

የማስታወሻ መተማመን: 0.931722700595856

be1bd400-5c76-481c-9795-67cb8b80b9ee

00:06:00.045 --> 00:06:04.720

እና እነሱ በትምህርት ቤት ውስጥ ያሉ

እና እነሱም እንዲሁ በመስመር ላይ ትምህርት አላቸው

የማስታወሻ መተማመን: 0.931722700595856

36a0901e-f29e-4546-9ef5-9a9c6813e0c7

00:06:04.720 --> 00:06:09.395

እና እነዚህ በቀን ውስጥ ሊያገኙቸው

የሚችሏቸው የተለያዩ የአገልግሎት ዓይነቶች ናቸው ::

የማስታወሻ መተማመን: 0.931722700595856

36f35f34-b460-4f1d-9b1d-254ee317f286

00:06:09.395 --> 00:06:13.645

በመጀመሪያ ምክክር እና ክትትል እናደርጋለን

የማስታወሻ መተማመን: 0.931722700595856

1ff69d5a-438c-45b2-baf1-5a153e7bebe8

00:06:13.645 --> 00:06:17.895

እናም ይህ አንድ አስተማሪ ወይም ቴራፒስት

የማስታወሻ መተማመን: 0.931722700595856

5fe6eebc-33a5-4bb6-a3dd-1a3886c00900

00:06:17.895 --> 00:06:22.145

በቀጥታ ከእርስዎ ጋር እንደ ወላጅ ሆኖ

ሲሠራ ወይም ልጅዎ

የማስታወሻ መተማመን: 0.931722700595856

d91230df-a55d-4051-8311-f79dff1139a0

00:06:22.145 --> 00:06:25.545

ለሚቀበለው ትምህርት ሁሉ

የማስታወሻ መተማመን: 0.931722700595856

a7383901-dab5-4cb0-8656-342001a873f6

00:06:25.545 --> 00:06:26.820

ምክር እና ድጋፍ ለመስጠት

የማስታወሻ መተማመን: 0.924160659313202

05d065b2-d95e-4780-b6cd-10ca02027ded
00:06:26.860 --> 00:06:29.520
ከክፍል መምህር ጋር ሲመካከሩ ነው።

የማስታወሻ መተማመን: 0.935808598995209

3d72e74d-e590-49ae-bb65-4fd5187677b6
00:06:30.060 --> 00:06:34.470
በመቀጠልም በአጠቃላይ የትምህርት አሰጣጥ
ውስጥ የልዩ ትምህርት ድጋፍ አለን ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.935808598995209

ffd992f0-f279-404a-a7e4-a85dd7155a9f
00:06:34.470 --> 00:06:40.203
ስለዚህ ልጅዎ የጥበብ ክፍልን
ወይም የአጠቃላይ

የማስታወሻ መተማመን: 0.935808598995209

fab66ba3-0d93-4dfd-8e64-6ccb38e1e25a
00:06:40.203 --> 00:06:43.731
ትምህርትን የሂሳብ ክፍል የሚማር
ከሆነ ለምሳሌ መምህሩ ወይም

የማስታወሻ መተማመን: 0.935808598995209

9c7c82cd-6ad9-4f82-ae0a-54cecb1ad72c
00:06:43.731 --> 00:06:47.700
ቴራፒስቱ የተወሰነ የልዩ ትምህርት ድጋፍ
ለመስጠት ይገፋፋ ይሆናል ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.93888908624649

3a73e748-f020-428b-81b2-06af865c99fa
00:06:48.530 --> 00:06:52.996
በመቀጠል በልዩ ኤድ ዝግጅት ውስጥ
የልዩ ትምህርት ድጋፍ አለን ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.93888908624649

bdb8d62b-62af-4e6b-8b49-ebe79e235770
00:06:52.996 --> 00:06:57.462
ይህ አስተማሪው በቀጥታ
ከልጅዎ ጋር አብሮ የሚሰራ ፣

የማስታወሻ መተማመን: 0.93888908624649

3d0d6544-c3a4-4864-ad85-2aa032f4e619
00:06:57.462 --> 00:07:02.740
ምናልባትም አንድ ለአንድ ሊሆን ይችላል ፣
ግን ምናልባትም በትንሽ ቡድን

የማስታወሻ መተማመን: 0.93888908624649

ffa75455-17c9-49dc-8556-43011ff46763
00:07:02.740 --> 00:07:06.800
ውስጥ ወይም ትንሽ ተለቅ ባለ ራሱን የቻለ
የማስታወሻ መተማመን: 0.93888908624649

814ac5cf-1e7e-4931-881f-798a315f519d
00:07:06.800 --> 00:07:09.642
የክፍል ቅንብር ውስጥ ልጅዎ
የሚፈልገውን መመሪያ ይሰጣል ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.931313216686249

83abddd3-8e11-49e6-9d16-2a5f6615b189
00:07:10.180 --> 00:07:15.094
በመቀጠልም ተዛማጅ አገልግሎቶች
አሉን ይህ ደግሞ ልጅዎ የ OT

የማስታወሻ መተማመን: 0.931313216686249

7ddd28b3-4fac-4b6f-b17f-f67076144911
00:07:15.094 --> 00:07:19.252
ወይም የንግግር ንግግር ወይም በ IEP
ላይ ማማከር ያለ ማንኛውም ሌላ ተዛማጅ አገልግሎት

የማስታወሻ መተማመን: 0.931313216686249

ec7c5a6f-55b0-4edc-8069-cda2027e43a3

00:07:19.252 --> 00:07:23.410

ካለው ይህ ከእነሱ ጋር አብረው

የሚሰሩ ቴራፒስት እና ስፔሻሊስቶች

የማስታወሻ መተማመን: 0.931313216686249

c30a6514-65dd-4f36-b755-8991f491785a

00:07:23.410 --> 00:07:28.324

ናቸው እናም ይህ ከእነሱ ጋር አንድ ለአንድ አብሮ የሚሰሩ ይመስላል ::

የማስታወሻ መተማመን: 0.931313216686249

7f2351d4-25ee-47bb-b525-311e15409fa2

00:07:28.324 --> 00:07:32.482

ወይም በትንሽ ቡድን ውስጥ ፣

ወይም ወደ ሚገኙበት

የማስታወሻ መተማመን: 0.931313216686249

dc416541-1fcd-41c3-81d5-e271a69fd185

00:07:32.482 --> 00:07:33.994

የትኛውም የመማሪያ ክፍል ውስጥ ሊገፉ ይችላሉ ::

የማስታወሻ መተማመን: 0.949490606784821

4a8cc759-d9f9-47ca-ba39-8b22f19e0604

00:07:34.830 --> 00:07:38.088

በመጨረሻም ከልዩ ትምህርት

ረዳቶቻችን ድጋፍ አለን።

የማስታወሻ መተማመን: 0.949490606784821

43b6845c-55d0-4001-90b4-5e34de3a030f

00:07:38.088 --> 00:07:40.622

ይህ በእርግጥ አስፈላጊ ነው ::

ባለሙያዎቻችን

የማስታወሻ መተማመን: 0.949490606784821

a83f3322-18df-4c2b-a58d-a646802b2fa9

00:07:40.622 --> 00:07:45.328
በሚቀጥሉት ሁለት ሳምንታት ውስጥ
የሚመጡ ብዙ ሥልጠናዎችን ያካሂዳሉ

የማስታወሻ መተማመን: 0.949490606784821

afabf5fa-d22e-4356-974f-e0289ed0fb54
00:07:45.328 --> 00:07:49.310
እናም እነሱ ከልዩ ትምህርት መምህሩ እና
ከአጠቃላይ ትምህርት መምህሩ ጋር ድጋፍን ይሰጣሉ ፣

የማስታወሻ መተማመን: 0.949490606784821

a94a68a3-37c5-45bb-b9c2-3bcd865048da
00:07:49.310 --> 00:07:52.930
ወይም ምናልባት በአንዱ ወይም
በትንሽ ቡድን ውስጥ አብረው

የማስታወሻ መተማመን: 0.949490606784821

2e3bb91c-0676-461e-bbd2-e33ab3290785
00:07:52.930 --> 00:07:57.998
እየሠሩ ይሆናል ልጅዎ እኛ
በትምህርት ዓመቱ በመደበኛ የመማሪያ

የማስታወሻ መተማመን: 0.925000846385956

3090e231-e793-4aee-8b42-00db4515f21a
00:07:57.998 --> 00:08:01.679
ክፍል ውስጥ እንደሚኖራችሁ
እኛም በእርግጥ ማመቻቺያ አለን

የማስታወሻ መተማመን: 0.925000846385956

1c1e931d-768b-43c9-a207-395562b28cdb
00:08:01.679 --> 00:08:05.349
ልጅዎ ከ IEP እንዲፈለጋቸው
የሚፈልጓቸው ማመቻቺያዎች እንዲሁ

የማስታወሻ መተማመን: 0.925000846385956

e6b46a8f-a12d-4987-bfe7-57907f79dbd8
00:08:05.349 --> 00:08:07.918
በመስመር ላይ ትምህርት ይሰጣሉ ፣ እናም

የማስታወሻ መተማመን: 0.925000846385956

82ef00c0-fca8-4e61-afc6-e405c290fd25
00:08:07.918 --> 00:08:11.588
ይህ የእንቅስቃሴ እረፍት ፣ ለፈተና ተጨማሪ ጊዜ

የማስታወሻ መተማመን: 0.925000846385956

36273227-990c-4ed8-91e0-4ae111c6a910
00:08:11.588 --> 00:08:15.258
ለፈተና ተጨማሪ ጊዜ ወይም ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.925000846385956

61e4a63d-6b44-49f1-9f8d-1d8270f8650e
00:08:15.258 --> 00:08:20.029
በ IEP ውስጥ የተፃፈ ሌላ ሊመስል ይችላል ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.925000846385956

b6b6b1bb-8f97-472b-bf42-4e44d8eaefd3
00:08:20.029 --> 00:08:23.699
እና የልጅዎ የጉዳይ
ተሸካሚ ከእርስዎ ጋር

የማስታወሻ መተማመን: 0.925000846385956

bba4e760-e770-48c9-b515-53a2c4f33659
00:08:23.699 --> 00:08:27.736
ያሉትን እና በመስመር ላይ ትምህርት
ውስጥ ምን ሊመስላቸው እንደሚችል።

የማስታወሻ መተማመን: 0.925000846385956

e949e8b3-8056-4278-9427-a296f146f610
00:08:27.736 --> 00:08:28.103
ይገመግማል።

ስላይድ 13

የማስታወሻ መተማመን: 0.861699342727661

1382f051-c2bc-427d-82e4-c19fb610a92e

00:08:30.650 --> 00:08:37.194

ለስኬት አንዳንድ መሳሪያዎች አሉን -

[ሰዓት ቆጣሪዎች ፣ የእይታ መርሃግብሮች ፣ የተዋቀሩ ዕረፍቶች እና ተጣጣፊነት]

የማስታወሻ መተማመን: 0.861699342727661

7469894f-fd47-434e-a9a2-c0a18e6b757e

00:08:37.194 --> 00:08:40.466

ስለዚህ ልጅዎ በቤት ውስጥ

የማስታወሻ መተማመን: 0.932562649250031

aa519ce6-60ce-4391-9922-bfc91613bb47

00:08:40.466 --> 00:08:45.430

በተቻለ መጠን ውጤታማ

እና የተደገፈ እንዲሆን ለመርዳት

የማስታወሻ መተማመን: 0.932562649250031

f0002c63-33f4-4038-8561-d931599b8892

00:08:45.430 --> 00:08:49.430

እና ያ ከመደበኛው የትምህርት

ዓመት ትንሽ ለየት ያለ ይመስላል ፣

የማስታወሻ መተማመን: 0.932562649250031

facdf6e5-b07d-49ad-8131-65208e3691bb

00:08:49.430 --> 00:08:53.830

ግን ልጅዎን በተሻለ ሁኔታ

እንዴት መደገፍ እንደሚችሉ እና

የማስታወሻ መተማመን: 0.932562649250031

a08cf269-639b-4c7d-ac3b-4bf80f378986

00:08:53.830 --> 00:08:57.830

በተቻለ መጠን የትምህርት
ዓመት ውጤታማ እና ደስተኛ እንዲሆኑ

የማስታወሻ መተማመን: 0.932562649250031

b5f36879-1b63-4779-8cdc-fd15f91d6c55
00:08:57.830 --> 00:08:59.030
አንዳንድ ሀሳቦች እዚህ አሉ።

ስላይድ 14

የማስታወሻ መተማመን: 0.908776342868805

bf44ffd9-a88c-41a8-838b-d00bd974f8c2
00:09:00.430 --> 00:09:02.176
ስለ መጀመሪያው የምንናገረው

የማስታወሻ መተማመን: 0.938061892986298

ab6e2a9d-e4ec-49ac-b98d-bdb99484a315
00:09:02.176 --> 00:09:05.720
ስለት ቆጣሪዎችን ነው።
አካል ጉዳተኛ ልጆች

የማስታወሻ መተማመን: 0.938061892986298

2ef4e526-bc45-44cc-a5e0-5c9f467d31ca
00:09:05.720 --> 00:09:10.160
ብዙውን ጊዜ የጊዜን ፅንሰ-ሀሳብ ይቸገራሉ ።
ስለዚህ 5 ተጨማሪ

የማስታወሻ መተማመን: 0.938061892986298

ddb6c684-634d-4cc8-b76b-eeb40b1683f5
00:09:10.160 --> 00:09:14.230
ደቂቃዎችን ብትሉ በእውነቱ ያ ምን
እንደሆነ አያውቁም ። ስለዚህ

የማስታወሻ መተማመን: 0.938061892986298

859afac6-9b20-4fb6-9d95-b7a7cc03a0d8

00:09:14.230 --> 00:09:18.300

5 ደቂቃዎች በትክክል ምን

እንደሚመስሉ የሚያሳዩ

የማስታወሻ መተማመን: 0.938061892986298

5917f7ab-7a52-4424-b238-ca27e5a8869a

00:09:18.300 --> 00:09:22.740

የእይታ ሰዓት ቆጣሪ መያዙ እና

ጭንቀትን ሊቀንስ

የማስታወሻ መተማመን: 0.938061892986298

60f4dc9f-3de8-46f6-96fe-91f283ef5536

00:09:22.740 --> 00:09:26.810

የሚችል ጊዜ እየወረደ ማየት ይችላሉ ::

እና ብዙ ተማሪዎቻችን ከሚያስቸግረው

የማስታወሻ መተማመን: 0.938061892986298

edc262ac-9499-4684-9d9e-3ef5a5094477

00:09:26.810 --> 00:09:30.880

በእውነት ከሚታገሉት እነዚያ ሽግግሮች

ጋርም ሊረዱ ይችላሉ :: ስለዚህ በዚያ

የማስታወሻ መተማመን: 0.938061892986298

524cbdec-5f5c-4e39-8d90-70ac155ff5c7

00:09:30.880 --> 00:09:33.470

መንገድ እነሱ ለመማር ይህን ያህል ጊዜ እንዳለን ያውቃሉ ::

የማስታወሻ መተማመን: 0.926124811172485

32664ef6-6145-4974-bdb0-4bedfd34619b

00:09:33.470 --> 00:09:37.920

ወይም ለማንበብ ይህ ጊዜ

ወይም ለእረፍት ይህ ጊዜ::

የማስታወሻ መተማመን: 0.926124811172485

e117f947-735b-4e18-a2ce-2abc19d7777e

00:09:37.920 --> 00:09:42.717
እና ብዙ የሚታዩ የእይታ ቆጣሪዎች አሉ ::

የማስታወሻ መተማመን: 0.926124811172485

c9cf7415-6031-44a5-827c-19a9174009f5
00:09:42.717 --> 00:09:46.407
እነሱን መግዛት ይችላሉ - እርስዎ እንደሚያዩት

የማስታወሻ መተማመን: 0.926124811172485

306f463c-734c-4af7-93ef-8e685d74068e
00:09:46.407 --> 00:09:50.835
የአሸዋ ሰዓት ቆጣሪ ያለ ትክክለኛ
አካላዊ ሰዓት ቆጣሪ - ወይም ወደ

የማስታወሻ መተማመን: 0.926124811172485

e2d68e8b-3f75-492e-bcc8-282c9c7a18a5
00:09:50.835 --> 00:09:55.632
ኮምፒተር ወይም አይኔን ወይም ሌላ መሳሪያ
ማውረድ እና እነዚህን ምናባዊ ቆጣሪዎች ማግኘት ይችላሉ ::

የማስታወሻ መተማመን: 0.926124811172485

c794efff-a821-45cb-a777-e985ee7db3dd
00:09:55.632 --> 00:10:00.429
ከእነሱ መካከል አንዳንዶቹ በእውነት ቆንጆዎች ናቸው -

የማስታወሻ መተማመን: 0.926124811172485

80d31535-91fc-48d4-bc2d-2003ae07c88e
00:10:00.429 --> 00:10:04.857
አንበሳ ያለበትም አለ :: ፊቱ ይጠፋል ::
አንዳንዶቹ

የማስታወሻ መተማመን: 0.926124811172485

57238d2e-0cee-42a0-a8bf-24baa9503dfb
00:10:04.857 --> 00:10:07.071
ሌሎች የእይታ ዓይነቶች አሏቸው ፣ ስለሆነም

የማስታወሻ መተማመን: 0.9237380027771

18525d0e-0986-4681-b474-99617c75cb81

00:10:07.130 --> 00:10:11.200

በጥቂቱ የሚያጠናክር ሲሆን ሌሎች

ደግሞ ይቆጠራሉ ፣ ወይም

የማስታወሻ መተማመን: 0.9237380027771

5a3a46ca-f2ce-4ce7-a461-14af330f6cd1

00:10:11.200 --> 00:10:15.640

ቀለሞችን ይቀይሩ ወይም ቁጥሮችን ማየት ይችላሉ ።

እና በተሻለ ሁኔታ የሚሠራው

የማስታወሻ መተማመን: 0.9237380027771

7e14e3d1-4f33-4ccf-a188-bffe522387b1

00:10:15.640 --> 00:10:20.450

በእድሜው እና በልጅዎ ፍላጎቶች

ላይ የሚመረከዝ ነው።

የማስታወሻ መተማመን: 0.933256328105927

ba11b080-1cf6-488f-add2-9dd2867cc4ea

00:10:23.630 --> 00:10:27.447

ስላይድ 15

ቀጣዩ ስልታችን የእይታ

መርሃግብሮች ነው ። ስለዚህ እኔ

የማስታወሻ መተማመን: 0.933256328105927

1a0e5dd7-e143-4f7d-a577-d43755b5a7b6

00:10:27.447 --> 00:10:32.305

በየቀኑ ጠዋት የማደርገው የመጀመሪያው ነገር

ስልኬን ማረጋገጥ ነው

የማስታወሻ መተማመን: 0.933256328105927

8830a23e-d504-4bb0-b2f2-dcf5ae09a6a4

00:10:32.305 --> 00:10:37.163

መርሃግብሪ ምንድነው የሚለውን ለማየት ፣

እና ያ የት መሆን እንዳለብኝ እንድንገነዘብ ይረዳኛል

የማስታወሻ መተማመን: 0.933256328105927

14b8fbf6-84a7-48ec-874d-97bb8396724c

00:10:37.163 --> 00:10:42.021

በተወሰነ ጊዜ ውስጥ፤ ምን ያህል ጊዜ

እንደምወስድ ለማወቅ ይረዳኛል

የማስታወሻ መተማመን: 0.933256328105927

e8840ef9-7069-475c-adf0-078e0e84dcef

00:10:42.021 --> 00:10:46.879

ለምሳ ዕረፍት ወይም ለምንም ነገር ::

ደግሞም እንዳውቅ ይረዳኛል

የማስታወሻ መተማመን: 0.933256328105927

622c76e2-9a3c-48e6-977d-07d95e2dc9e6

00:10:46.879 --> 00:10:50.696

ቀጥሎ የሚመጣው እና ያ

ግምት በእርግጥ

የማስታወሻ መተማመን: 0.933256328105927

a8407b12-1467-4b8e-86cb-34b747ca3a86

00:10:50.696 --> 00:10:53.472

ለአካል ጉዳተኛ ልጆች አስፈላጊ መሆኑን ::

ስለዚህ ፣ ምንም እንኳን

የማስታወሻ መተማመን: 0.934293568134308

9fa316f1-4050-4bec-8b33-b49ab1327b43

00:10:53.472 --> 00:10:57.390

ልጅዎ ከእርስዎ አስተማሪ የሆነ

የታተመ መርሃግብር ሊኖረው ይችላል

የማስታወሻ መተማመን: 0.934293568134308

657f2633-242a-4c62-9a0b-b6eb93c0cd93

00:10:57.390 --> 00:11:00.900

፣ ምናልባት ትንሽ ተጨማሪ

ድጋፍ ሊፈልጉ ይችላሉ እናም

የማስታወሻ መተማመን: 0.934293568134308

8f619f04-4503-481f-8e4d-c6e658bfee24

00:11:00.900 --> 00:11:04.410

የልጅዎ የጉዳይ ተሸካሚ ወይም አብረው የሚሰሩት ቴራፒስት ለልጅዎ አንድ

የማስታወሻ መተማመን: 0.934293568134308

d82f9c6e-30b1-4230-be21-e6950ed495f5

00:11:04.410 --> 00:11:07.920

ልዩ ሙያ እንዲሰሩ ይረዱዎታል ፣ ግን

የማስታወሻ መተማመን: 0.934293568134308

9e0ba5b4-7b06-40f1-9287-29244fdb9b06

00:11:07.920 --> 00:11:12.132

ያ ምን ሊመስል እንደሚችል ጥቂት

የተለያዩ ምሳሌዎችን እንድትመለከቱ እፈልጋለሁ

የማስታወሻ መተማመን: 0.934293568134308

315d7832-14b1-41c9-85bd-e0915d1aa802

00:11:12.132 --> 00:11:15.993

ምናልባት አንድን ሥራ የሚያጠናቅቁበት

የስዕል መርጫ ለመስል ይችላል

የማስታወሻ መተማመን: 0.934293568134308

cb14daaf-79e1-46e3-89d4-e2eefb6d3217

00:11:15.993 --> 00:11:20.907

ከዚያም እርስዎ ከቦርድ ላይ

ያውጡት ወይም ያዘውሩት

የማስታወሻ መተማመን: 0.934293568134308

56f75742-44dc-4daf-9f71-e0718cd5b5e9

00:11:20.907 --> 00:11:23.364

ያም ሊሆን የሚችለው

የማስታወሻ መተማመን: 0.936198472976685

6a5a43dc-e226-41a8-ae26-cc7d4c8b9051

00:11:23.364 --> 00:11:27.005

በቪልክሮ ወይም ማግኔቶች ወይም

በቤቱ ዙሪያ በተኙት ማናቸውም ነገሮች

የማስታወሻ መተማመን: 0.927240431308746

c3b136bd-f5ce-47a2-a305-ce565694b70e

00:11:27.005 --> 00:11:31.680

ስዕሎች ወይ ፎቶግራፎች

ሊሆኑ ይችላሉ ወይም

የማስታወሻ መተማመን: 0.927240431308746

03c8c561-a368-4ee9-bbe4-338d9c438841

00:11:31.680 --> 00:11:35.440

ከጉግል ምስሎች ሊወረዱ ይችላሉ ፣

ወይም ሶፍትዌርን መጠቀም ይችላሉ -

የማስታወሻ መተማመን: 0.927240431308746

1b995fcc-5353-427d-9f87-17eec3039d92

00:11:35.440 --> 00:11:40.328

እንደ ቦርድሜክር ያለ - እና ወደ

የቦርድሜክር ማጋራት ክፍል

የማስታወሻ መተማመን: 0.927240431308746

d03692b7-dc33-4773-824e-bce4400ff3e3

00:11:40.328 --> 00:11:44.088

ቀድሞውኑ ለእርስዎ እና ለእዚህ

ያሉ ብዙ የተለያዩ አብነቶች ያያሉ

የማስታወሻ መተማመን: 0.927240431308746

16605cef-e77e-4257-8bcf-4ef42a86c9c7

00:11:44.088 --> 00:11:48.224

ቀድመው ለእርሶ እዚሁ አሉ እናም

የማስታወሻ መተማመን: 0.927240431308746

40fa919b-2f12-4bba-a6b8-3fb4528e4f48

00:11:48.224 --> 00:11:52.736

ነገሮችን ከጎንዎ ማቋረጥ በሚችሉበት ጊዜ የተስተካከለ
ወይንም በጥላስቲክ ወረቀት ውስጥ ሊገባዎት ይችላል ::

የማስታወሻ መተማመን: 0.927240431308746

6acb0463-4de7-4a3e-8e13-ea26e31f14cd

00:11:52.736 --> 00:11:58.000

ወይም እንደ ስልክ ፣ ኮምፒተር
ወይም አይፓድ ባሉ መሣሪያዎች

የማስታወሻ መተማመን: 0.927240431308746

b6929674-8000-419a-97a3-7c301f92ed5c

00:11:58.000 --> 00:11:59.128

ላይ አንድ ሊኖርዎት ይችላል ::

የማስታወሻ መተማመን: 0.908906400203705

54073040-ea88-4563-a8eb-10eedbd786d6

00:11:59.190 --> 00:12:04.122

እና እነዚያ በእውነቱ በጣም ጥሩ ሊሆኑ ይችላሉ ::
እኔ በግሌ በጣም የምወደው

የማስታወሻ መተማመን: 0.908906400203705

ff2bbac5-ee48-4e41-a6c4-8ddab87acef6

00:12:04.122 --> 00:12:09.054

ቾይስ ወርክስ የሚባል አንድ ትንሽ ገንዘብ የሚያስከፍል ቢሆንም

የማስታወሻ መተማመን: 0.908906400203705

4b2e5f10-1e0d-40af-b526-3844ce3b1f27

00:12:09.054 --> 00:12:12.753

ግን በጣም ለተጠቃሚ ምቹ ስለሆነ
እና ልጅዎ የሚቀጥለውን

የማስታወሻ መተማመን: 0.935006082057953

093c52eb-417c-4a0b-b61d-f3470e7825e5

00:12:12.800 --> 00:12:16.540

ነገር በትክክል እንዲያውቅ

ሊያግዘው ይችላል ::

የማስታወሻ መተማመን: 0.935006082057953

fb8049ad-efba-4e65-887c-8df4ba07213f

00:12:16.540 --> 00:12:19.940

እሱ ደግሞ ጮክ ብሎ ሊያነበው ይችላል ፣

ስለሆነም ሁለቱም በዓይነታዊ እና በድምጽ

የማስታወሻ መተማመን: 0.935006082057953

d8e66306-da1d-45ad-9839-4750528ff640

00:12:19.940 --> 00:12:23.680

መስማት ይችላሉ :: ከታች በስተቀኝ ጥግ

ላይ የዚያኛውን ምሳሌ ይመልከቱ::

የማስታወሻ መተማመን: 0.935006082057953

aeb3201e-2fcf-492b-9626-2d57db098359

00:12:23.680 --> 00:12:27.080

ግን ለልጅዎ የእይታ መርሃግብር

እንዲፈጥሩ የሚያግዙ

የማስታወሻ መተማመን: 0.935006082057953

bf881473-fa7c-41fd-acf4-d9c525a47299

00:12:27.080 --> 00:12:30.480

ሌሎች የሰፍትዌር ዓይነቶች እና መተግበሪያዎች አሉ ::

የማስታወሻ መተማመን: 0.935006082057953

6ebb669c-7985-49d1-8e56-c0365b98c0c5

00:12:30.480 --> 00:12:31.840

ለልጅ መርሃግብርን መመስረት የሚያስችሉ::

የማስታወሻ መተማመን: 0.921477317810059

049b63ab-1aae-41d8-bfb5-b599bd228a18

00:12:35.540 --> 00:12:39.600

በመቀጠል ስለ ዕረፍቶች

ማውራት እፈልጋለሁ :: እረፍቶች

የማስታወሻ መተማመን: 0.921477317810059

83fdfed5-fcd7-4855-b997-5d478c389e2c

00:12:39.600 --> 00:12:42.848

በእውነት አስፈላጊ ናቸው ::

ሁሉም ሰው አንዳንድ ጊዜ ቀኑን

የማስታወሻ መተማመን: 0.921477317810059

06090904-12e9-49a9-be72-a02dd5ee0dce

00:12:42.848 --> 00:12:48.532

ሙሉ ማያ ገጹን እየተመለከተ እና ቁጭ ብሎ

ይታገላል :: ስለዚህ በልጅዎ ቀን ውስጥ የተወሰኑ

የማስታወሻ መተማመን: 0.921477317810059

4a5e0aab-9081-407a-8489-b2a713e429aa

00:12:48.532 --> 00:12:52.592

የተዋቀሩ ዕረፍቶችን ማስገባት

ይፈልጉ ይሆናል:: እና ሁሉም የተለያዩ

የማስታወሻ መተማመን: 0.921477317810059

567b1024-33e0-4e0b-afd3-7480397cade9

00:12:52.592 --> 00:12:57.058

የአዕምሮ ዓይነቶች አሉ ::

እነሱ በፈጃት መጫወት ፣

የማስታወሻ መተማመን: 0.921477317810059

f6156165-2559-41c7-9991-fdb5fb9aaff3

00:12:57.058 --> 00:13:01.930

አንዳንድ የአካል ብቃት እንቅስቃሴዎችን

ማድረግ ወይም እንደ

የማስታወሻ መተማመን: 0.921477317810059

7bbafa8d-86a5-4060-85ed-8e2366fdde71

00:13:01.930 --> 00:13:05.584

Go Noodle ያሉ።

እዚያ ብዙ የተለያዩ

የማስታወሻ መተማመን: 0.949826896190643

b4896b3c-5149-400b-85df-876c832b71dd

00:13:05.610 --> 00:13:09.260

የአዕምሮ እረፍት እንቅስቃሴዎች አሉ ። ስለዚህ እባክዎን

የማስታወሻ መተማመን: 0.949826896190643

acd9587f-4305-4bb7-bcfb-fc2f6489e0d3

00:13:09.260 --> 00:13:12.910

ከልጅዎ አስተማሪ ወይም ከሙያ

ቴራፒስት ጋር ያማክሩ ፣ ወይም

የማስታወሻ መተማመን: 0.949826896190643

a75d718a-a30f-4b4b-a720-7088d74db689

00:13:12.910 --> 00:13:17.290

ለተወሰነ የዕድሜ ደረጃ ጉግል እንኳን

"አንጎል ይሰበራል" ይችላሉ እና እርስዎ

የማስታወሻ መተማመን: 0.949826896190643

684914de-c388-4c2a-ba3e-26a1548219df

00:13:17.290 --> 00:13:21.670

እንዲችሉ ለልጅዎ ምናሌ ሊያደርጉዎቸው

የሚችሉ ሁሉንም ዓይነት

የማስታወሻ መተማመን: 0.949826896190643

1652e73a-82b4-4917-845e-a68f1935d061

00:13:21.670 --> 00:13:26.415

ድርጣቢያዎችን እና እንቅስቃሴዎችን ያያሉ ።

ቀኑን ሙሉ ለመቀጠል የሚያስችላቸውን የስሜት ፣

የማስታወሻ መተማመን: 0.949826896190643

b5d135f7-8430-484c-b54b-6d14c036a7fc

00:13:26.415 --> 00:13:30.065

መሁድ የሚያስችላቸውን የእውቀት እና

የአካል እረፍት ያግኙ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.949826896190643

a92d6ef5-a8a8-4631-9136-635280d8c17b

00:13:30.065 --> 00:13:31.160

ቀኑን ሙሉ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.927789926528931

8bf7e1a6-5ae9-481b-8b5a-43ae79f53bbf

00:13:31.780 --> 00:13:37.123

አሁን አንድ እረፍት ከእረፍት ጊዜ

የተለየ መሆኑን አጥብቄ መናገር እፈልጋለሁ ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.927789926528931

d8704d4e-b4a8-487e-84c7-95e3af2806ba

00:13:37.123 --> 00:13:42.055

ስለዚህ ዕረፍት መዋቀር አለበት ።

የተለየ እንቅስቃሴን

የማስታወሻ መተማመን: 0.927789926528931

0824ab97-4e6c-4c97-be86-cd3f7e23ffd8

00:13:42.055 --> 00:13:45.754

መምሰል አለበት ።

ለምሳሌ ፣ እንቅስቃሴው

የማስታወሻ መተማመን: 0.927789926528931

cca9121a-d99e-4b8f-904d-e96a98a01088

00:13:45.754 --> 00:13:50.275

እየዘለለ እንቅስቃሴ እያደረገ ከሆነ ፣

ያ ዕረፍት መሆን ያለበት ያ ነው ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.927789926528931

be8a979c-78e5-4f28-8ddb-c1e45e317dfb

00:13:50.275 --> 00:13:55.207

ዕረፍቱ የጋ ሺዲዮ እያደረገ

ከሆነ ያ የጋ ሺዲዮ

የማስታወሻ መተማመን: 0.927789926528931

1adb724-b3ca-4a38-acf1-edb7943d91b6

00:13:55.207 --> 00:14:00.139

ብቻ መሆን አለበት :: ልጁ መሄድ እና

መክሰስ መብላት ወይም ቴሌቪዥን

የማስታወሻ መተማመን: 0.927789926528931

9504912f-0839-4f6c-bff1-2c0aa5dc5bcb

00:14:00.139 --> 00:14:01.783

ማየት ወይም በትርፍ ጊዜያቸው ማድረግ የሚችሉውን

የማስታወሻ መተማመን: 0.943575620651245

56c66526-4f61-46bb-8784-56ea501e4e4f

00:14:01.800 --> 00:14:05.844

ሌላ ነገር ማድረግ አይደለም ፣

የማስታወሻ መተማመን: 0.943575620651245

7572a0d0-5d20-4f40-91e9-4543dc8fd703

00:14:05.844 --> 00:14:09.551

ስለሆነም ዕረፍቱ በጣም የተዋቀረ

መሆን አለበት:: በጣም ለተወሰነ ጊዜ

የማስታወሻ መተማመን: 0.943575620651245

7e34d139-fd78-4900-969a-12a465ec59fa

00:14:09.551 --> 00:14:13.595

ሊቆይ ይገባል :: ቆጣሪውን ለ 3

ደቂቃዎች ወይም

የማስታወሻ መተማመን: 0.943575620651245

6a1755e4-ac93-4065-8800-8fd70a18368f
00:14:13.595 --> 00:14:17.639
ለ 5 ደቂቃዎች መወሰን ይችላሉ ወይም

የማስታወሻ መተማመን: 0.943575620651245

c85b0db0-6bfc-4e73-ac94-f26391452fcd
00:14:17.639 --> 00:14:21.009
ለማንኛውም የእረፍት ጊዜውን ያዋቀሩ

የማስታወሻ መተማመን: 0.943575620651245

9df752e9-42b1-4770-a6db-fa5655b8eebc
00:14:21.009 --> 00:14:24.379
ሲሆን ከዚያ ህፃኑ ከእረፍት በፊት
ወደነበሩበት እንቅስቃሴ ወዲያውኑ መሄድ አለበት ::

ስላይድ 17

የማስታወሻ መተማመን: 0.948881864547729

9652c048-f2da-452e-ac94-c5aafc1507ce
00:14:29.060 --> 00:14:32.948
ስለዚህ ስለ ተለዋዋጭነት ከእርስዎ
ጋር መነጋገር በጣም እፈልጋለሁ ::

የማስታወሻ መተማመን: 0.948881864547729

986fcb2d-0c74-4095-bc60-33211a7b4568
00:14:32.948 --> 00:14:35.216
ይህ ለዚህ የትምህርት ዓመት ቃላችን ይሆናል ::

የማስታወሻ መተማመን: 0.913483858108521

ba6f73ad-fd54-4b8f-b1fe-0f6ebdb26666
00:14:35.216 --> 00:14:40.940
ነገሮች ሁሉም እንደታሰበው
የማይሄዱ መሆናቸውን እና

የማስታወሻ መተማመን: 0.949667513370514

36657b29-5492-47fa-aa8e-dfb9acb2a568

00:14:41.650 --> 00:14:46.966

ሁለቸንም በወረርሽኝ ውስጥ

እንደሆንን ሁለቸንም እናውቃለን ::

የማስታወሻ መተማመን: 0.949667513370514

caef0585-60f1-4208-8c54-32e520ea621f

00:14:46.966 --> 00:14:50.510

ነገሮች ሊለወጡ እንደሚችሉ ሁለቸንም መቀበል አለብን::

የማስታወሻ መተማመን: 0.937850952148438

e35c5778-0b1e-4cd3-8960-39eaaada595

00:14:50.510 --> 00:14:55.414

መርሃግብሮች ሊለወጡ ፣

የሚጠበቁ ነገሮች ሊለወጡ ይችላሉ ::

የማስታወሻ መተማመን: 0.937850952148438

d97e16da-db81-4273-b1d8-384dc542e992

00:14:55.414 --> 00:15:00.716

የመማሪያ መድረክ ሊለወጥ

ይችላል ፣ ግን ይህንን

የማስታወሻ መተማመን: 0.937850952148438

f785de9c-c094-42a0-8946-48f378018f00

00:15:00.716 --> 00:15:03.608

በጋራ እንዴት ማድረግ እንደሚቻል እንማራለን::

የልጅዎ መምህራን ፣ የሙያው ፕሮፌሽናሎች ፣

የማስታወሻ መተማመን: 0.937850952148438

a8a5586b-1fcf-4ac6-8e78-a809bbddd5fc

00:15:03.608 --> 00:15:07.946

ቴራፒስቶች ፣ የወላጅ ሃብት ስፔሻሊስቶች

እና ሌሎች የአንተ ኦቲዝም / የዝቅተኛ

የማስታወሻ መተማመን: 0.937850952148438

5a5e12da-83e5-47db-bf20-4651912bc6c9

00:15:07.946 --> 00:15:12.766

ክስተት ስፔሻሊስቶች ያሉ

ሌሎች ልዩ ባለሙያተኞች።

እኛ ሁላችሁም እዚህ ልንረዳዳችሁ ነው ፣

የማስታወሻ መተማመን: 0.937850952148438

0076ab5b-7d82-4ec8-9af9-abf60c52a053

00:15:12.766 --> 00:15:17.104

ስለሆነም ከመጠን በላይ የመጨነቅ ወይም

የመረበሽ ስሜት ወይም ጭንቀት ካለባችሁ

የማስታወሻ መተማመን: 0.937850952148438

19bb93a5-624f-4c7d-a51f-339929f195f0

00:15:17.104 --> 00:15:22.888

እባክዎን አንድን ሰው ያነጋግሩ ። ከእኛ ጋር ያማክሩ ።

እርስዎን በማገዝዎ ደስተኞች ነን። ያስታውሱ ፣

የማስታወሻ መተማመን: 0.934909701347351

ff7d387a-b687-4bb8-a3a7-dbda06e73fa6

00:15:22.940 --> 00:15:27.230

እያንዳንዱ ሰው የሚቻለውን ሁሉ እያደረገ ነው -

ትምህርት ቤቱ ፣ አስተማሪዎቹ ፣

የማስታወሻ መተማመን: 0.934909701347351

92c8c546-7548-407e-b9aa-8ba73b046681

00:15:27.230 --> 00:15:32.690

ልጅዎ - እናም እርስዎ እንደ ወለጅ

የቻሉትን ያህል እየሰሩ እንደሆነ እናውቃለን።

የማስታወሻ መተማመን: 0.934909701347351

b9617a0f-3c2d-47ba-ae13-6aaddf65069b

00:15:32.690 --> 00:15:37.760

ስለዚህ ለራስዎ ቸር ፣ ለልጆችዎ ቸር

ለመምህራኖቻችሁ ቸር ሁኑ -

የማስታወሻ መተማመን: 0.934909701347351

7dcc4293-2d6e-4c0e-8297-ea8d87463902

00:15:37.760 --> 00:15:42.050

ምክንያቱም ሁሉም ሰው በዓለም

ላይ ከሚሆነው ነገር ጋር

የማስታወሻ መተማመን: 0.934909701347351

4a0d0b79-9894-43d1-9337-da0ae3710c7a

00:15:42.050 --> 00:15:46.340

በብዙ ጭንቀት ውስጥ ስለሆነ ::

ሁሉም እርግጠኛ አለመሆን

የማስታወሻ መተማመን: 0.934909701347351

9408bfae-4ccd-421a-94a7-015477579794

00:15:46.340 --> 00:15:51.020

ነገሮችን በእውነት አስጨናቂ

ሊያደርጋቸው ይችላል ፣ ግን ችግር የለውም ::

የማስታወሻ መተማመን: 0.934909701347351

14f39d91-6063-4e92-b70e-b609def38cc8

00:15:51.020 --> 00:15:53.750

ይህንን በተቻለ መጠን ለስላሳ ፣

የማስታወሻ መተማመን: 0.934884905815125

ae279e46-1aaa-436c-91dd-3530684212bb

00:15:53.750 --> 00:15:59.460

በተቻለ መጠን ደስተኛ ለማድረግ እና

በተቻለን መጠን መማር ብቻ ነው የምንፈልገው::

የማስታወሻ መተማመን: 0.934884905815125

ffecf08f-5138-441c-ab8d-aa0f537db553

00:15:59.460 --> 00:16:03.420

ግን ይወቁ ፣ ነገሮች እንደተጠበቀው ካልሄዱ ፣ ችግር የለውም ::

የማስታወሻ መተማመን: 0.909101247787476

9d0d56f0-cec0-437e-8012-1612bdf6f479
00:16:04.040 --> 00:16:06.530
ስለዚህ እንደገና ለራስዎ ቸር ይሁኑ ::

ስላይድ 18

የማስታወሻ መተማመን: 0.875414431095123

aa385ca6-1578-4039-a50d-4c082af8ddf3
00:16:08.540 --> 00:16:13.607
ዴብ ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እነዚያ
ጥሩ መሣሪያዎች እና ስልቶች ነበሩ ::

የማስታወሻ መተማመን: 0.875414431095123

e8bd754d-3e5b-463a-8aab-5cdaeaf5d4a5
00:16:13.607 --> 00:16:19.800
አሁን ኤሪን በቤት ውስጥ የመማሪያ አከባቢን እንዴት

የማስታወሻ መተማመን: 0.875414431095123

2c62aaac-833b-408c-a608-6c9ab7d92aff
00:16:19.800 --> 00:16:22.052
ማዋቀር እንደምንችል የተወሰኑ ሀሳቦችን ታካፍላለች ::

ስላይድ 19

የማስታወሻ መተማመን: 0.933649778366089

fa61975f-0600-4a12-8439-b071e56196fa
00:16:25.080 --> 00:16:29.474
ኬሊ በጣም አመሰግናለሁ። ይህ
በእውነቱ ግዙፍ ርዕስ

የማስታወሻ መተማመን: 0.933649778366089

17c7ddd4-13fe-4035-9d36-2687fa099c24
00:16:29.474 --> 00:16:33.530
እና ብዙውን ጊዜ ለቤተሰቦቻችን
በጣም አሳሳቢ እንደሆነ አውቃለሁ ::

ማንም

የማስታወሻ መተማመን: 0.933649778366089

6bcfd916-7ce0-4c2e-927f-4d118b9fcd5

00:16:33.530 --> 00:16:37.586

ትክክለኛ መልስ የለም :: ቤትዎ ከቤት

እና ከጎረቤትዎ ቤት የተለየ ነው ፣

የማስታወሻ መተማመን: 0.933649778366089

ea76aaf3-1871-47c2-bc80-cadd3c3ce582

00:16:37.586 --> 00:16:41.642

ስለሆነም የእኔ ቁጥር አንድ

የምሰጠው ምክር

የማስታወሻ መተማመን: 0.933649778366089

2ae94472-4baf-4f7b-a0d8-faeb9d18edb8

00:16:41.642 --> 00:16:45.360

በእውነት በቤትዎ ውስጥ ከቤተሰብዎ ጋር

በተለይም ከተማሪዎ ጋር አብሮ ለመስራት ፣

የማስታወሻ መተማመን: 0.933649778366089

714fe124-9e3a-472f-ab14-3f7deb2a8e1f

00:16:45.360 --> 00:16:49.416

ምን እንደሚመስል እቅድ

ለመንደፍ ይመስለኛል :: .

የማስታወሻ መተማመን: 0.935782611370087

66a75b3d-e0f4-4665-875f-324f502c1ffc

00:16:50.380 --> 00:16:53.823

በመጀመሪያ ሊታሰብበት የሚገባው

ነገር የት መሥራት አለብን ፣

የማስታወሻ መተማመን: 0.935782611370087

3c560635-c9b0-4bb8-a59e-b71cc876c93e

00:16:53.823 --> 00:16:56.640

በቤታችን ውስጥ ቦታ የት እናገኛለን ፣ በተለይም

የማስታወሻ መተማመን: 0.935782611370087

558a5af9-6bed-4c17-a2aa-1d3f3e743844

00:16:56.640 --> 00:16:59.144

ሁሉም በአንድ ቦታ ውስጥ ሲሠሩ እና ሲማሩ ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.935782611370087

0b15db89-c7ce-4196-befb-a7b8d878997c

00:16:59.144 --> 00:17:01.961

ስለዚህ ሊታሰብበት የሚገባው

አንድ ነገር ከልጅዎ

የማስታወሻ መተማመን: 0.935782611370087

8c978f3b-c0ff-4430-af4b-f173e08031c4

00:17:01.961 --> 00:17:06.030

ጋር ማሰብ እና አብሮ መሥራት ነው ።

በአጠቃላይ መሆን ይፈልጋሉ ወይስ

የማስታወሻ መተማመን: 0.935782611370087

5294d2d7-35f4-4725-895c-3eb1916d36fb

00:17:06.030 --> 00:17:10.099

በራሳቸው ቦታ ውስጥ መሆን

ይፈልጋሉ? ስለዚህ

የማስታወሻ መተማመን: 0.935782611370087

403128c6-fe79-4e93-a985-58ca06d38c0b

00:17:10.099 --> 00:17:13.229

በተሻለ ሁኔታ የት እንደሚሠሩ

እና ይህም ቀኑን ሙሉ

የማስታወሻ መተማመን: 0.935782611370087

f98181ea-6f6d-4b5c-bf9b-0e4c363f7434

00:17:13.229 --> 00:17:16.046

እንኳን ሊለወጥ እንደሚችል ከተማሪዎ ጋር ይወስናሉ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.935782611370087

3197fc61-5f02-4f44-b944-bc5a98c50a37

00:17:16.046 --> 00:17:17.298

በመላው ቤትዎ ውስጥ ብዙ የሥራ ዘኖች መኖራቸው።

የማስታወሻ መተማመን: 0.929292976856232

d2e49b46-7717-4766-8751-2c18a020187a

00:17:18.860 --> 00:17:22.303

ስለዚህ ከእርስዎ ጋር ለመቅረብ ወይም ለመለያየት ይፈልጉ እንደሆነ ከግምት ካስገቡ በኋላ

የማስታወሻ መተማመን: 0.929292976856232

462d2358-19fd-4047-a4ef-18412fa581a8

00:17:22.303 --> 00:17:26.372

የሚቀጥለው ነገር ብዙ

የማስታወሻ መተማመን: 0.929292976856232

faee62c4-6328-4122-a111-683c7a5487ce

00:17:26.372 --> 00:17:30.128

ልጆች አሉኝ? ወንድማማቾች አሉኝ?
እኛን የሚቀላቀሉን የጎረቤቶች ልጆች አሉኝ?

የማስታወሻ መተማመን: 0.929292976856232

a4e2a74c-c889-40f3-8feb-1408ea68cfd0

00:17:30.128 --> 00:17:33.884

እና ለዚያ መልሱ አዎ ከሆነ ፣
መወሰን በአንድ ቦታ ውስጥ

የማስታወሻ መተማመን: 0.929292976856232

8c60dcb6-c02e-4d13-990d-f7ec676e3244

00:17:33.884 --> 00:17:37.953

አብረው መሥራት አለባቸው
ወይም አይኑሩ ። እና

የማስታወሻ መተማመን: 0.929292976856232

0bbd804f-a7f9-41a9-9f0e-1f34ab994ea3

00:17:37.953 --> 00:17:41.396

እነሱ ከሆኑ ታዲያ ለዝቅተኛ

ዝቅተኛ ወጪ ሊከናወን የሚችል

የማስታወሻ መተማመን: 0.929292976856232

b30ee5ab-709d-4cab-8c12-33623b04a2c8

00:17:41.396 --> 00:17:45.465

አከፋፋይ እንዴት እንደሚፈጠሩ ያስቡ ይሆናል ::

የማስታወሻ መተማመን: 0.929292976856232

8737ec23-e276-43d2-b6e9-ac0e61665c0b

00:17:45.465 --> 00:17:49.221

መጋረጃ ወይም የመታጠቢያ መጋረጃን

መጠቀም ይችላሉ ... የመጽሐፍ መደርደሪያ ካለዎት

የማስታወሻ መተማመን: 0.929292976856232

e4f248b5-8f78-453e-a52c-6adfa5471234

00:17:49.221 --> 00:17:51.099

ወይም ምናልባት በመመገቢያ ክፍል

የማስታወሻ መተማመን: 0.946604371070862

a0ee36b3-2b05-4677-b150-547cf1ebdbfe

00:17:51.150 --> 00:17:53.812

ውስጥ ወይም በመመገቢያ ቦታ

ውስጥ የሚሠሩ አንድ ተማሪ

የማስታወሻ መተማመን: 0.946604371070862

bed5819a-2cdc-4686-995c-52ecafcd399f

00:17:53.812 --> 00:17:56.958

እና ሌላኛው ተማሪ በተያያዘው ሳሎን

ውስጥ በግድግዳው ማዶ ላይ የሚሠሩ ሊሆኑ ይችላሉ ::

የማስታወሻ መተማመን: 0.941368818283081

90ccab91-a0fa-4617-9e8b-6177814ab120
00:17:56.958 --> 00:18:00.988
ወይም መኝታ ቤት፣ ግን
በእውነቱ ሁለት ተማሪዎችን በአንድ ጊዜ

የማስታወሻ መተማመን: 0.941368818283081

709fc419-1614-4692-8dc0-4dc24259fea1
00:18:00.988 --> 00:18:04.840
በሺዲዮ ጥሪዎች በአንድ ላይ
በማሰባሰብ ማሰብ

የማስታወሻ መተማመን: 0.941368818283081

9bbb9d42-418f-4fcd-8273-d3e7f74039cb
00:18:04.840 --> 00:18:08.692
በአንድ ክፍል ውስጥ ችግር ሊኖረው ይችላል ::

የማስታወሻ መተማመን: 0.941368818283081

c0642e13-49c6-4652-b6f8-653e1f1a642e
00:18:08.692 --> 00:18:11.581
ስለዚህ ከብዙ ተማሪዎች እና ከቤተሰብ አባላት ጋር አብረው
በቤት ውስጥ አብረው ለመስራት ክልብ

የማስታወሻ መተማመን: 0.0841124728322029

20ce3509-7f23-41fd-b78b-156ead87242c
00:18:11.581 --> 00:18:13.290
ሊያስቡበት የሚፈልጉት አንድ ነገር ነው ::

የማስታወሻ መተማመን: 0.91934996843338

4d85c92f-dae5-43a0-941d-5ebdc2fd8f53
00:18:14.340 --> 00:18:18.420
ቀጣይ በእውነት ለማሰብ የሚፈልጉት ነገር
መጋዘን ነው - የት መሆን አለበት

የማስታወሻ መተማመን: 0.91934996843338

e8faa085-efb3-4264-8e30-80bda93f9b74

00:18:18.420 --> 00:18:21.480

ተማሪዬ ትኩረትን በሚከፋፍሉ
ደረጃዎች ላይ የተመሠረተ ነው? የእርስዎ

የማስታወሻ መተማመን: 0.91934996843338

7ebb5ac7-c27d-4f71-84be-159340a53ae2

00:18:21.480 --> 00:18:24.880

ተማሪ በቀላሉ ይረበሻል
ሁሉም ከሚሠሩበት እና ከምሳ ከሚሠሩበት

NOTE Confidenc: 0.91934996843338

3b23a29c-06d0-4757-a261-df5a9ef79413

00:18:24.880 --> 00:18:28.280

ክፍል ይልቅ ግድግዳውን መጋፈጥ ይችሉ ይሆናል ::

የማስታወሻ መተማመን: 0.91934996843338

6bc7918f-0817-418d-88d4-a689a8bff917

00:18:28.280 --> 00:18:29.300

ምሳ ከሚሠሩበት::

የማስታወሻ መተማመን: 0.93243533372879

95c02044-6bce-4173-a9e5-eb7bddc5c194

00:18:30.460 --> 00:18:34.399

እና ከዚያ በኋላ ልናስብበት የምንፈልገው
ነገር ያንን ቦታ መፈለግ ነው ::

የማስታወሻ መተማመን: 0.93243533372879

40eac0df-95ed-40a1-8b59-5940da809a1a

00:18:34.399 --> 00:18:38.035

ያውቃሉ ፣ ሁሉም ሰው ግዙፍ
ቤት የለውም :: አንዳንዶቻችን

የማስታወሻ መተማመን: 0.93243533372879

08ee964d-c5de-42a3-a287-67b4f255e926

00:18:38.035 --> 00:18:41.671
በአነስተኛ ቦታዎች ውስጥ እየሰራን
ነው ፣ እና ያ ጥሩ ነው ። ብዙዎቻችን

የማስታወሻ መተማመን: 0.93243533372879

070849ca-5a16-49b8-a577-c7ffc8c575bc
00:18:41.671 --> 00:18:45.610
በጥቃቅን ቦታዎች ውስጥ
እየሰራን ነው ፣ ስለሆነም ያንን

የማስታወሻ መተማመን: 0.93243533372879

9afa156c-57ef-4cc2-a73c-caf8ec4a3147
00:18:45.610 --> 00:18:49.246
ተጨማሪ ቦታ ለማግኘት እንደ
አሁኑ ጊዜ የለም ። እና እዚያ

የማስታወሻ መተማመን: 0.93243533372879

a09ee1ed-7a3c-4b40-9301-e5f3866dd01d
00:18:49.246 --> 00:18:52.882
እንዳለ ቃል እገባለሁ ፣
በአፖርታማዎ ውስጥም ቢሆን በእውነቱ

የማስታወሻ መተማመን: 0.93243533372879

239eae89-2abc-4d41-bd1b-2b61a682f969
00:18:52.882 --> 00:18:56.821
የስራ ቦታ መፍጠር ይችላሉ ። ጠረጴዛን መጠቀም ይችላሉ ።
ዴስክ ከማንኛውም ነገር ፋሽን ማድረግ ይችላሉ ፣

የማስታወሻ መተማመን: 0.93243533372879

0b0548b1-cf0a-4a1a-bb2f-27dd3e2d7788
00:18:56.821 --> 00:19:00.154
እና ልክ የትም ቦታ የሚሆን
ቦታ ማዘጋጀት ይችላሉ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.93243533372879

71dea6eb-02a2-4c2a-b3df-70f9ec15f3c3
00:19:00.154 --> 00:19:03.487
በእውነቱ አሁን የማይጠቀሙበትን ለማግኘት
ቤትዎን ዙሪያውን መፈለግ ማለት ነው።

የማስታወሻ መተማመን: 0.913730502128601

02184250-ae14-4ef8-94e0-fc0e14ca4b72
00:19:03.487 --> 00:19:06.616
ያ ያንን በአግባቡ ጥቅም ላይ
ያልዋለ የመመገቢያ ክፍል ወይም

የማስታወሻ መተማመን: 0.913730502128601

4c26029d-98a1-47f9-9491-5cc765395aec
00:19:06.616 --> 00:19:09.386
ሌላው ቀርቶ ጥቅም ላይ ያልዋለ መኝታ ቤት ሊሆን ይችላል።
ብዙ ጊዜ በክፍሎቻችን ውስጥ

የማስታወሻ መተማመን: 0.913730502128601

b8a078b8-867e-4c83-bb54-1a8fdfe3f0c4
00:19:09.386 --> 00:19:13.264
እንተኛለን ከዚያ በኋላ ቀኑን
ሙሉ ጥቅም ላይ አይውሉም።

የማስታወሻ መተማመን: 0.913730502128601

3e080f52-b1f9-4aa5-a401-c064b1cce442
00:19:13.264 --> 00:19:14.649
ስለዚህ ያ የእርስዎ ፍጹም ቦታ ሊሆን ይችላል።

የማስታወሻ መተማመን: 0.934264659881592

9e4aa962-e50c-4bc3-9463-eb18a9ccb68c
00:19:15.220 --> 00:19:18.344
እና ከዚያ በመጨረሻ ፣
ሁላችንም ማከማቻ

የማስታወሻ መተማመን: 0.934264659881592

f81d93aa-0c81-4a04-9d75-d686c7368d26
00:19:18.344 --> 00:19:21.752
የማያቋርጥ ውጊያ መሆኑን እናውቃለን።

የማስታወሻ መተማመን: 0.934264659881592

e7bb2160-ef11-4f13-bfd5-ccc221536b64
00:19:21.752 --> 00:19:24.592
የምንኖረው በአርሊንግተን ውስጥ ነው ፣
ስለሆነም አንድ ሊታሰብበት የሚገባ ነገር ቢኖር

የማስታወሻ መተማመን: 0.934264659881592

147d8564-07f4-400a-83db-33c6d5d72ea0
00:19:24.592 --> 00:19:28.284
ያንን የማከማቻ ቦታ የት እንደሚያገኙ ነው ፣
ምክንያቱም ከቤት የምንሠራ ስለሆነ ፣

የማስታወሻ መተማመን: 0.934264659881592

def98d5c-892f-4470-9311-00f4462d872b
00:19:28.284 --> 00:19:31.692
ለማከማቻት የሚያስፈልጉን አንዳንድ
ቁሳቁሶች ይኖሩናል እና ለማከማቻት

የማስታወሻ መተማመን: 0.934264659881592

173f5045-d86f-4083-8259-f8e1550d758d
00:19:31.692 --> 00:19:34.816
እቅድ እና ቀላል ተደራሽነት
መኖሩ የመማር ሂደቱን

የማስታወሻ መተማመን: 0.934264659881592

dc011f07-f99c-44af-b861-822432dc8a41
00:19:34.816 --> 00:19:37.656
እንዲለሰልስ እንደሚያደርግ ሁላችንም እናውቃለን።
ስለዚህ በእውነት ፣ ቁጥር አንድ

የማስታወሻ መተማመን: 0.934264659881592

8f7b57a6-f6fb-45a6-bd38-9a0b93c2c2d9
00:19:37.656 --> 00:19:41.348
፣ ከፈለጉ ከፈለጉ ወይ ላይ መውጣት ይችላሉ።
የሚገኝ ገንዘብ ካለ ፣

የማስታወሻ መተማመን: 0.934264659881592

f9ddbc5c-b0be-40dc-b944-3497abcfe6e5
00:19:41.348 --> 00:19:44.188
በግድግዳዎች ላይ ዕቃዎችን
ለማከማቸት ጥቂት ርካሽ ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.934264659881592

47223831-c51e-444d-aba8-6c1b02257ee9
00:19:44.188 --> 00:19:47.312
የመጽሐፍ መደርደሪያዎችን ስለመገንባት
እና ስለ ለመጨመር ብቻ ማሰብ ይችላሉ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.934264659881592

8042b5c5-d7c5-4f73-bdb6-c7436fd54196
00:19:47.312 --> 00:19:49.016
የመገንባት እድል ከሌለዎት

የማስታወሻ መተማመን: 0.909565091133118

387a381d-8df4-4bb0-9342-4f33ae21967e
00:19:49.016 --> 00:19:51.628
ነገሮችን ለማከማቸት ትልቅ የመጽሐፍ መደርደሪያ ያምጡ ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.927287817001343

79fee494-27af-4120-b543-0b9c1c5d880b
00:19:52.540 --> 00:19:55.620
እና የመጽሐፍ መደርደሪያዎች ጥሩ ቢሆኑም ፣
ሁል ጊዜም ዕድል አይደለም።

የማስታወሻ መተማመን: 0.927287817001343

98dd9b95-94c5-4f87-a18c-50004e0994de

00:19:55.620 --> 00:19:59.316

ሌላው ጥሩ ሀሳብ የተማሪዎን

እቃዎች ለማዘጋጀት ከሶስት

የማስታወሻ መተማመን: 0.927287817001343

6408df0c-e3b3-42af-b6ef-99453af5e2d4

00:19:59.316 --> 00:20:01.164

እርከኖች ጋር የሚሸከረከር

የማስታወሻ መተማመን: 0.918402850627899

8a98db3b-5783-4c3f-9132-970df50c5336

00:20:01.164 --> 00:20:06.610

የማጠራቀሚያ ጋራ መያዝ ነው ::

እና የሚሸከረከር የማጠራቀሚያ ጋራ

የማስታወሻ መተማመን: 0.918402850627899

b6ba15e6-672e-4e82-af6e-e7d5046af6e0

00:20:06.610 --> 00:20:10.510

ለመያዝ ለመጨረስ ጊዜ ወይም ገንዘብ

ከሌለዎት ያ ደግሞ ትልቅ ችግር አይደለም ::

የማስታወሻ መተማመን: 0.918402850627899

8a72bf01-8c3b-47ed-bc92-d09b21f96284

00:20:10.510 --> 00:20:14.085

ማጠራቀሚያዎችን እና ሳጥኖችን

ማግኘት እና በእነሱ ውስጥ ሁሉንም የተማሪዎን

የማስታወሻ መተማመን: 0.918402850627899

64a80e59-ac0a-4830-b1f5-4cd68d4b4c28

00:20:14.085 --> 00:20:17.335

ቁሳቁሶች መሰብሰብ ይችላሉ::

ባትሪ መሙያዎችን የት እንደሚያስቀምጡ ፣

የማስታወሻ መተማመን: 0.918402850627899

c413e082-1cd8-43e2-b277-9aab3acb1be8

00:20:17.335 --> 00:20:20.910
መሠረዳዎችን የት እንደሚያኖሩ ማሰብ

የማስታወሻ መተማመን: 0.918402850627899

db318a9d-b9c2-4e2a-a001-b502f744d6b7
00:20:20.910 --> 00:20:24.810
- እርሳሶች ፣ ወረቀቶች ።
እነዚያን ሁሉ በቤታችን ዙሪያ

የማስታወሻ መተማመን: 0.918402850627899

25f98dd8-deb9-473b-8c19-b0482b7434e3
00:20:24.810 --> 00:20:28.060
በምናገኛቸው ሰጥኖች እና ቁሳቁሶች
ውስጥ ብቻ ሊቀመጡ ይችላሉ ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.918402850627899

6f466918-82e5-4b7a-a50c-a0b1317173c2
00:20:28.060 --> 00:20:31.310
ሀሳብ ከእነዚያ ዓይነት
የዚፕር ማያያዣዎች በአንዱ ውስጥ

የማስታወሻ መተማመን: 0.918402850627899

6838b207-cef3-4696-ad08-f83023ebb76a
00:20:31.310 --> 00:20:32.935
የተማሪዎን ቁሳቁሶች ማግኘት ነው ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.906603455543518

58f9ecdb-c1d2-4e86-8fd2-51cef2536b6c
00:20:32.970 --> 00:20:36.311
እነዚያ መሠረዳዎን ለማከማቸት
ሊያገለግሉ ይችላሉ ። እርሳሶችዎ ፣

የማስታወሻ መተማመን: 0.906603455543518

1ced7e16-62fa-4d4c-bf86-a766b7deef99

00:20:36.311 --> 00:20:37.339

ማርከሮች ፣ ኃይል መሙያ እና

የማስታወሻ መተማመን: 0.932049930095673

3813f49f-5b81-43a5-83f4-cd843f9afa9a

00:20:37.339 --> 00:20:40.970

ሁሉም ነገር :: ለትምህርቱ ሲታዩ ቁሳቁሶች

የማስታወሻ መተማመን: 0.932049930095673

76741f1b-d6e3-4c5e-a85a-e83b30d003b2

00:20:40.970 --> 00:20:44.390

ሁሉም በአንድ ቦታ ላይ ሲሆኑ

ተማሪዎ ከመሣሪያው መነሳት

የማስታወሻ መተማመን: 0.932049930095673

cf1ff6a9-4d0f-4c74-99b4-a2690181cc00

00:20:44.390 --> 00:20:47.810

እና ከኮምፒዩተር መነሳት እና

ፍለጋ ለመፈለግ ከዚህ

የማስታወሻ መተማመን: 0.932049930095673

c1521133-b30c-4a41-a2b4-c9d9869da397

00:20:47.810 --> 00:20:51.515

ወደ ቤት የሚወስደው ትልቅ ነገር

እነዚያን ሁሉ ነገሮች በአንድ ላይ ያቆዩቸዋል ::

የማስታወሻ መተማመን: 0.932049930095673

e60ef44f-d615-4716-b7fb-d4e0212afdeb

00:20:51.515 --> 00:20:53.225

እነዚያን ቁሳቁሶች እና ከዚያ

የማስታወሻ መተማመን: 0.914019346237183

71c90542-d47a-47c2-b89b-97975bf1bb63

00:20:53.225 --> 00:20:57.611

ወደ ክፍሉ እንደገና መቀላቀል::

ደህና ፣ እኔ በዚያ ላይ

የማስታወሻ መተማመን: 0.914019346237183

024f4dec-3ae2-43b6-9ffb-ee15bf38b65d

00:20:57.611 --> 00:21:01.238

የመዝገብ አይነት ይመስለኛል ፣ ምንም እንኳን ወንዶች ሁለቱንም የምንመለከተው Pinterest

የማስታወሻ መተማመን: 0.914019346237183

b8a461aa-995b-429b-b3f7-e58b655cc5c8

00:21:01.238 --> 00:21:03.749

ላይ ነን እናም እኛ እነዚህን ቆንጆ ቤቶች እና እነዚህን ቆንጆ የስራ ቦታዎች እናያለን ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.924622714519501

59f54bb0-5403-45d1-a635-72dbadff97e4

00:21:03.749 --> 00:21:06.790

ግን ያስታውሱ ፣ Pinterest ጥሩ መማር አያመጣም ፣

የማስታወሻ መተማመን: 0.924622714519501

d49ec19f-8e53-40dc-a1f0-cfa8aec776f7

00:21:06.790 --> 00:21:10.690

ጥሩ ትምህርት፣ ይህ በእውነት፣ ታላላችሁ፣ የሚያግዝ ቤት

የማስታወሻ መተማመን: 0.924622714519501

b6e2b9ba-5742-46fe-90b0-185efd164a5d

00:21:10.690 --> 00:21:13.420

በእውነት ልክ ነው ፣

የታቀደ እና የታሰበበት።

ስላይድ 20

የማስታወሻ መተማመን: 0.927730202674866

b9e648d1-db25-450d-973a-3f5366b2e5ce

00:21:14.660 --> 00:21:19.205

ስለዚህ ማውራት የምፈልገው

ቀጣይ ሃሳብ ነገር ቢኖር

የማስታወሻ መተማመን: 0.927730202674866

f7b59810-5a1a-468a-bb5a-602dc3d7a8b8

00:21:19.205 --> 00:21:22.235

ያ የሥራ ቦታ በእውነቱ ምን

እንደሚመስልነው? ስለዚህ

የማስታወሻ መተማመን: 0.927730202674866

bce0a774-32b7-481b-a3e1-194deba6f2e1

00:21:22.235 --> 00:21:26.174

እቅድ ስለመፍጠር እና አሁን

በቤትዎ ውስጥ ያለውን ቦታ

የማስታወሻ መተማመን: 0.927730202674866

75aa16f5-5ff1-46dc-b595-2f9de86a0f14

00:21:26.174 --> 00:21:28.598

ለይተው ካወቁ በኋላ ለማሰብ

ጥቂት ነገሮችን ተነጋግረናል ::

የማስታወሻ መተማመን: 0.932173311710358

ecf8b15f-c528-4397-acc-c3dfde1d1162

00:21:29.280 --> 00:21:31.840

አሁን ግን ትኩረትን የሚከፋፍሉ ነገሮች

በሁሉም ቦታ እንዳሉ እናውቃለን ::

የማስታወሻ መተማመን: 0.932173311710358

be3f0d90-0bac-4d09-b6d5-0f9d87f9e13b

00:21:31.840 --> 00:21:36.000

ሁላችንም እየሰራን ነው :: ቀኑን ሙሉ

ሁላችንም በአንድ ቦታ ላይ ነን :: ስለዚህ

የማስታወሻ መተማመን: 0.932173311710358

9fd696bf-448f-4ecf-a266-e5b001968a48

00:21:36.000 --> 00:21:39.200

ያስቡ - ተማሪዎ በትምህርቶች
ውስጥ ለመሳተፍ ማይክሮፎን

የማስታወሻ መተማመን: 0.932173311710358

2d5b6740-31aa-4ddb-8b35-2b722f33e168

00:21:39.200 --> 00:21:42.400

የጆሮ ማዳመጫዎችን ይፈልጋል?
እና ለተማሪዎ መልሱ

የማስታወሻ መተማመን: 0.932173311710358

e23e53a4-b036-4ee3-b3a4-4c672bc3ee6a

00:21:42.400 --> 00:21:45.600

ፍጹም አዎ ሊሆን ይችላል ::
ሊታሰብበት የሚገባው ሌላ ነገር

የማስታወሻ መተማመን: 0.932173311710358

f1f414b9-4ae8-4a3d-9c01-d36357927bd4

00:21:45.600 --> 00:21:48.480

እንደ የጆሮ ማዳመጫ ድምፅን
መሰረዝ ያለ ነገር ሊሆን ይችላል ፣

የማስታወሻ መተማመን: 0.932173311710358

b7539282-1abf-455b-910f-3e07178b3a25

00:21:48.480 --> 00:21:52.320

እና እነዚያ ከጉዳዮችዎ አዳዳዦች
ወይም ከተማሪዎ ህንፃ

የማስታወሻ መተማመን: 0.932173311710358

416a15e9-a708-44bb-bbfe-b7f67531a097

00:21:52.320 --> 00:21:56.160

ውስጥ ካለው ቴሌፕስት ጋር
ለተማሪዎ ተስማሚ መሆን ይችላሉ

የማስታወሻ መተማመን: 0.932173311710358

b3b8222b-3aa0-42b7-81a0-bdaa2bde45aa
00:21:56.160 --> 00:21:57.440
እንደሆነ መወሰን ይቻላል ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.924956202507019

562d8c63-957e-4739-9dd4-20e0b277864f
00:21:58.290 --> 00:22:01.197
ሌላው አማራጭ ትንሽ አየር
በሚያንቀሳቅሰው ደጋፊ

የማስታወሻ መተማመን: 0.924956202507019

398cf83e-72a5-4e95-a0f8-ef23e7915396
00:22:01.197 --> 00:22:04.750
አማካይነት ሊከናወን የሚችል ፣
እና ተማሪዎ እንዲቀዘቅዝ

የማስታወሻ መተማመን: 0.924956202507019

5fac20ba-3a31-44a6-b83a-f4df629e346f
00:22:04.750 --> 00:22:08.626
እና እንዲተኮር የሚያደርግ ትኩረትን
ለመቀነስ እንደ ነጭ ድምጽ ያለ ነገር ነው ፣

የማስታወሻ መተማመን: 0.924956202507019

c339da2a-c537-4798-86a0-4b5594322d00
00:22:08.626 --> 00:22:11.210
እንዲሁም ትኩረትን እና ምርታማነትን
ከፍ የሚያደርግ ትንሽ የጀርባ ጭጭታ ይሰጣል ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.924956202507019

3a9d6963-ab2d-4b80-8e34-bd43274af5bb
00:22:11.210 --> 00:22:15.409
የተወሰኑት ተማሪዎቻችን በእውነት
በሙዚቃ ጥሩ ይሰራሉ እና ያ

የማስታወሻ መተማመን: 0.924956202507019

3d1ec185-6f38-4f08-97fa-b3bec07d5546
00:22:15.409 --> 00:22:19.608
ጥሩ ሊሆን ይችላል ፣ ግን እሱ
በእውነት አስጨናቂ ሊሆን ይችላል።

የማስታወሻ መተማመን: 0.924956202507019

5b0f9210-4381-4f42-9171-a5d54750c9c3
00:22:19.608 --> 00:22:23.161
ከበስተጀርባ ሙዚቃ ማድረግ እንደማልችል ወይም
በጭራሽ ትኩረት መስጠት እንደማልችል እራሴን አውቃለሁ

የማስታወሻ መተማመን: 0.917495906352997

10246910-c14e-4c94-b6be-a9e40324c6ce
00:22:23.161 --> 00:22:27.509
ስለዚህ ተማሪዎ በጆሮ
ማዳመጫዎች መከናወን አለበት

የማስታወሻ መተማመን: 0.917495906352997

58d535c8-d2f1-4d93-9cb7-536797b475fd
00:22:27.509 --> 00:22:30.930
ወይም አለመሆኑን ለመወሰን
በቤትዎ ውስጥ ካሉ ሁሉም ሰዎች ጋር

የማስታወሻ መተማመን: 0.917495906352997

d6d463e1-19be-4d1e-99f7-0bbd65fe20ff
00:22:30.930 --> 00:22:34.973
ያረጋገጡትን ሙዚቃ በእውነት
እንደሚወድ ያረጋግጡ ። እናም

የማስታወሻ መተማመን: 0.917495906352997

220b51ae-25e5-47e0-b0ea-bd4b304fca61
00:22:34.973 --> 00:22:38.394
ከዚህ በፊት በቀድሞው ስላይ
ውስጥ ስለዚህ ጉዳይ ትንሽ ተናግረ ነበር ፣

የማስታወሻ መተማመን: 0.917495906352997

e142ba6f-f36a-4fb3-aa5a-c31b77a80ed1
00:22:38.394 --> 00:22:41.193
ግን አካፋዮች ትኩረትን የሚከፋፍሉ ነገሮችን
ለመቀነስ በጣም ጥሩ አማራጭ ናቸው ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.917495906352997

8c6cdd79-cacb-4d45-b78c-c9c7839e6a97
00:22:41.193 --> 00:22:43.992
መጋረጃዎች ፣ የገላ መታጠቢያ
መጋረጃዎች ፣ ነገሮችን በመካከላቸው የሚንጠለጠለው ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.917495906352997

7171afae-74ef-438d-b129-b8704d6d278b
00:22:43.992 --> 00:22:48.035
ባለሰነድ ቦርዶች ፣ የሰነድ-ተጣጣፊ
ሰሌዳዎች ዓይነት በእውነቱ

የማስታወሻ መተማመን: 0.917495906352997

8964b221-6605-4b75-b8c3-468cb74c9aef
00:22:48.035 --> 00:22:51.145
ለመለየት እና የስራ ቦታን ለመለየት
ጥሩ አማራጭ ሊሆን ይችላል ። ትንሽ

የማስታወሻ መተማመን: 0.917495906352997

63bfe45d-307b-4ef8-a003-173ebd309f89
00:22:51.145 --> 00:22:54.877
መዋቅርን ማከል። እና በመጨረሻም ፣ እኔ ሁል ጊዜ
ይህንን እላለሁ ፣ ግን የአካል ብቃት እንቅስቃሴ

የማስታወሻ መተማመን: 0.917495906352997

a63be4f8-4fb6-4da3-b641-85bac61af048
00:22:54.877 --> 00:22:56.121
በእውነቱ እርስዎ እንዲያውቁ ይረዳል ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.930101633071899

db6f8d83-1957-4744-8b02-fb95b93c28c8
00:22:56.160 --> 00:22:58.744
የአካል ብቃት እንቅስቃሴ በእውነቱ
ትኩረትን እና ምርታማነትን ሊጨምር ይችላል ፣

የማስታወሻ መተማመን: 0.930101633071899

ab416dba-b2da-4ee6-8bb1-097921807f85
00:22:58.744 --> 00:23:02.943
ስለሆነም በፍጥነት ለመራመድ መውጣት ፣
በአፓርታማዎ ወይም በኮንዶ ህንፃ

የማስታወሻ መተማመን: 0.930101633071899

d52f22a0-377c-4938-a9a9-0e0867add411
00:23:02.943 --> 00:23:04.558
ውስጥ ባሉ ደረጃዎች መውጣትና መውረድ

የማስታወሻ መተማመን: 0.904422700405121

8f1a898e-5992-4b7a-8dce-f56b243d9a73
00:23:04.558 --> 00:23:10.535
በእውነቱ ያንን መዘበራረቅን ለመቀነስ
እና ትኩረትን ለመጨመር ትልቅ

የማስታወሻ መተማመን: 0.904422700405121

4a1798bb-ec98-4413-b9ea-89188f152079
00:23:10.535 --> 00:23:12.080
ተጽዕኖ ሊያመጣ ይችላል ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.916418969631195

f0f627e5-64b3-4ab2-a604-941c76ce0d0d
00:23:12.640 --> 00:23:16.456
ሌላው ሊታሰብበት የሚገባው ነገር
መብራት ነው ። ያውቃሉ ፣

የማስታወሻ መተማመን: 0.916418969631195

a519bdbb-4d29-40da-b499-7e3a2ea18176
00:23:16.456 --> 00:23:20.590
በጽሑፍ እና በእርሳስ ሥራ
ሥራዎች ፣ በትንሽ የንባብ መብራቶች

የማስታወሻ መተማመን: 0.916418969631195

7ed2c1d9-a81e-4f5c-9740-3014c178d76f
00:23:20.590 --> 00:23:23.452
እና በእርግጥ በሚቻልበት ጊዜ የተፈጥሮ
ብርሃንን ለማግኘት የጠረጴዛ መብራት ማዘጋጀት እንችላለን?

የማስታወሻ መተማመን: 0.916418969631195

d7ee1e28-e379-4576-aaa0-ae84267bdf2
00:23:23.452 --> 00:23:27.268
ስለ ኤርጎኖሚክስ በፍጥነትም
ማውራት እፈልጋለሁ ። እኔ የአካላዊ

የማስታወሻ መተማመን: 0.916418969631195

ae88edef-711b-4b97-a128-b34450986a95
00:23:27.268 --> 00:23:31.720
ቴራፒስት እንዳልሆንኩ ያውቃሉ
እናም እኔ ከቻልኩት በላይ

የማስታወሻ መተማመን: 0.916418969631195

f2dd9364-39db-4669-b8fc-a998bcea63e2
00:23:31.720 --> 00:23:35.218
በዚህ ላይ የበለጠ ግንዛቤን የሚሰጡ
ብዙ ጥሩ ሰዎች እንዳሉን ያውቃሉ ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.916418969631195

a18701f5-6dc6-423c-81cf-535733a53d23
00:23:35.218 --> 00:23:39.352
ግን በአጠቃላይ ይመስለኛል ፣
አንዳንድ ጥሩ መመሪያዎች የሚቻል ከሆነ

የማስታወሻ መተማመን: 0.916418969631195

90c1fdb1-c4da-44a4-892f-16271fdfea7a
00:23:39.352 --> 00:23:43.168
የተማሪዎን እግር መሬት ላይ
ለማቆየት መሞከር እና በእውነቱ

የማስታወሻ መተማመን: 0.916418969631195

11d0cfe8-368f-4ccc-a7f9-6de535bd657d
00:23:43.168 --> 00:23:47.302
ሲተይቡ ወይም ሲጽፉ የ 90
ዲግሪ ማእዘን ዓይነትን ያለመ ነው ::

የማስታወሻ መተማመን: 0.898475766181946

e064ddd2-1c5f-4aa2-81f3-2aa16c4946fb
00:23:47.302 --> 00:23:50.460
ግን ሁላችንም በትክክለኛው
ቁመት ላይ የሚስተካከሉ ፍጹም ጠረጴዛዎች

የማስታወሻ መተማመን: 0.898475766181946

a5eb897a-13e7-4078-994f-6b5eab1bfb6e
00:23:50.460 --> 00:23:53.573
የሉንም ፣ ያ ደግሞ ጥሩ ነው ::
አንዳንድ ሌሎች አማራጮች ምናልባት እግሮቹን

የማስታወሻ መተማመን: 0.898475766181946

4716d0ef-8fae-47c4-9da0-6549716ecb71
00:23:53.573 --> 00:23:57.252
ከወለሉ ላይ የሚያስወግድ
ትራስ ማከል ሊሆን ይችላል ፣

የማስታወሻ መተማመን: 0.898475766181946

c126c4aa-161b-484c-932c-58578b797857
00:23:57.252 --> 00:24:00.931
ግን ያ ለትንሽ ታዳጊ ተማሪዎቻችን
ሊሠሩ የሚችል ረዘም ያለ

የማስታወሻ መተማመን: 0.898475766181946

8494769b-47c3-42da-bd1e-08d2450dfa75

00:24:00.931 --> 00:24:02.346

ጠረጴዛን መዳረሻ ይሰጣል ::

የማስታወሻ መተማመን: 0.910314381122589

21197eab-d982-40c9-94cb-951f729c353b

00:24:02.346 --> 00:24:06.560

ሌላው ትልቅ አማራጭ መቆም ብቻ ነው ::

ልጆቻችን

የማስታወሻ መተማመን: 0.910314381122589

d432f05a-29e6-45b6-aca5-55445cc915c3

00:24:06.560 --> 00:24:10.928

መንቀሳቀስ አለባቸው :: እነሱ በኮምፒዩተር

ላይ ስለሚሆኑ ቆመው መሥራት ጥሩ ነው

የማስታወሻ መተማመን: 0.910314381122589

b6f430c5-0337-4964-8858-5ab2b219ece5

00:24:10.928 --> 00:24:14.624

እንዲሁም በትምህርቱ በሙሉ

የሚዘዋወር ዓይነት ነው ፣ ታውቃላችሁ ::

የማስታወሻ መተማመን: 0.910314381122589

a25fd088-b137-44ba-856b-af1bb37833bf

00:24:14.624 --> 00:24:18.992

ጥሩ ባይሆንም ኮምፒውተሮቻችንን

እዚያው ቦታ ላይ

የማስታወሻ መተማመን: 0.910314381122589

a4b09d39-511e-435c-b360-c47412e6cf81

00:24:18.992 --> 00:24:23.360

ማቆየት እንፈልጋለን ፣ ነገር ግን ዊግሌል

ትራስ በመጠቀም ቆሞ መንቀሳቀስ መቻል

የማስታወሻ መተማመን: 0.910314381122589

d3ddb6e5-db40-409c-978d-2865c66a934a

00:24:23.360 --> 00:24:26.384

ሌላ ትልቅ አማራጭ ነው ::

እና በመጨረሻም አደረጃጀት ::

የማስታወሻ መተማመን: 0.910314381122589

7ff10111-6233-4414-a7f3-42cbb629c3ac

00:24:26.384 --> 00:24:30.752

በዚህ ላይ በሚቀርበው ገለፃ ላይ

የበለጠ መምጣት ነው ፣ ግን በእውነቱ

የማስታወሻ መተማመን: 0.910314381122589

553a5753-92b5-4b98-b0a4-a4acce5d20d3

00:24:30.752 --> 00:24:34.448

አደረጃጀት ቁልፍ ነው እናም ከዚህ

በፊት አጋርኛ ነበር ግን በእውነቱ

የማስታወሻ መተማመን: 0.910314381122589

d96e4084-4144-4fe3-a7c0-466dde30a6c8

00:24:34.448 --> 00:24:37.472

እነዚያን ቁሳቁሶች ተቀራርበው

እና ለተማሪው ቅርብ

የማስታወሻ መተማመን: 0.931324064731598

f196265b-2446-4ca6-9cac-2252daf92d27

00:24:37.472 --> 00:24:39.330

መሆን ለእዚህ መጪው

የማስታወሻ መተማመን: 0.926667451858521

6ce39f06-b37c-4a22-ae5d-65120780fa3a

00:24:40.090 --> 00:24:43.010

የትምህርት ዓመት ስኬት

የሚያመጣ ነው :: እና እንደ

የማስታወሻ መተማመን: 0.926667451858521

f3839e2d-df07-4ebd-a5ae-b0baf1ad3ca9

00:24:43.010 --> 00:24:46.514

ማስታወሻ ፣ ተጨማሪ

መረጃ ሊመጣ ነው ፣ ግን

የማስታወሻ መተማመን: 0.926667451858521

ef0dc298-6cc7-4f71-a4a1-07b96ef6b581

00:24:46.514 --> 00:24:49.726

APS ለተማሪዎች የመማሪያ

ኪት የሚያቀርብ ሲሆን

የማስታወሻ መተማመን: 0.926667451858521

47f57937-ea8e-4909-baa6-0506e652e38d

00:24:49.726 --> 00:24:52.938

እነዚያ ደግሞ ወደ ትምህርት

አመቱ መጀመሪያ ሊቀርቡ ነው ::

የማስታወሻ መተማመን: 0.872272133827209

0494b6d9-aedf-49c5-ad0f-b4402d6dff9d

00:24:52.938 --> 00:24:54.780

እሺ?

ስላይድ 21

የማስታወሻ መተማመን: 0.949823975563049

a207ea19-b45e-4fa6-b909-8e790b68b3cf

00:24:56.200 --> 00:25:01.740

አመሰግናለሁ ኤሪን ::

በቤት ውስጥ ትምህርት ላይ የጊዜ

የማስታወሻ መተማመን: 0.949823975563049

d87316ae-5218-4e60-94a1-e09ea1c42407

00:25:01.740 --> 00:25:05.700

ሰሌዳዎችን ከመለየት በተጨማሪ

የልዩ ትምህርት አገልግሎቶችን

የማስታወሻ መተማመን: 0.949823975563049

efe9a645-6230-40fb-807e-fdd0ee5f0ff0

00:25:05.700 --> 00:25:08.580

የሚያገኙ የተማሪዎቻችንን

ልዩ የመማር ፍላጎቶች

የማስታወሻ መተማመን: 0.949823975563049

cc2c6041-a750-4651-ad21-5df612b51546

00:25:08.580 --> 00:25:10.380

ከግምት ውስጥ እንደገባን እርግጠኛ

መሆን እንፈልጋለን ::

ስላይድ 22

የማስታወሻ መተማመን: 0.906672477722168

76b11f31-40c7-4ce3-b810-7bf3d89a33c4

00:25:11.800 --> 00:25:17.585

እዚህ የተዘረዘሩትን እነዚህን ስድስት አካባቢዎች ስንመለከት -

የስሜት ህዋሳት ፍላጎቶች፣ የባህሪ ፍላጎቶች፣ ማህበራዊ / ስሜታዊ ፍላጎቶች፣ ትኩረት

እና አተገባበር ፍላጎቶች፣ የሂደት መዛባት እና የማስታወስ ድክመቶች፣

እና የግንኙነት ፍላጎቶች - ሁለት ነገሮችን እናውቃለን ::

የማስታወሻ መተማመን: 0.906672477722168

ac8a9d8a-e6fd-41fc-9df4-aa29e5f5667b

00:25:17.585 --> 00:25:23.370

ይህ አጠቃላይ የፍላጎቶች ዝርዝር

እና ሁለት አይደለም ፣ እያንዳንዳቸው

የማስታወሻ መተማመን: 0.906672477722168

27f680c3-adeb-437b-9954-0d6a142ca670

00:25:23.370 --> 00:25:27.820

እነዚህ አካባቢዎች የእራሳቸው

አቀራረብ ሊሆኑ ይችላሉ ፣

የማስታወሻ መተማመን: 0.906672477722168

eb8a3b01-5b15-41b4-899c-0a061bfe9482

00:25:27.820 --> 00:25:32.715

ግን ቢያንስ በአጭሩ በዚህ

በሽርቆዋል ትምህርት ወቅት

but we'd like to at least

briefly touch on how families

የማስታወሻ መተማመን: 0.906672477722168

092f151f-7d9b-4184-a334-072b6f25b876

00:25:32.715 --> 00:25:37.610

ቤተሰቦች እነዚህን ፍላጎቶች

በቤት ውስጥ እንዴት መፍታት

የማስታወሻ መተማመን: 0.906672477722168

96eda466-fc62-49df-a67a-a5ea7b4ddb4d

00:25:37.610 --> 00:25:38.945

እንደሚችሉ ላይ ለመንካት እንወዳለን ::

ስላይድ 23

የማስታወሻ መተማመን: 0.892059564590454

e3923a8e-4e66-4186-a1b2-7817751f6e7e

00:25:41.390 --> 00:25:46.346

ዲቦራ በቤት ውስጥ የስሜት እና የባህሪ ፍላጎቶችን

የማስታወሻ መተማመን: 0.892059564590454

9a69ba86-483a-4958-8e6d-a3c40306162e

00:25:46.346 --> 00:25:48.411

እንዴት መፍታት እንደሚቻል አንዳንድ ሃሳቦችን

የማስታወሻ መተማመን: 0.936805903911591

41a68aec-41dc-4b4d-9454-914ce5bb18f0

00:25:48.411 --> 00:25:53.560

ልታካፍል ነው ::

ስለይድ 24

ስለዚህ ተማሪዎቻችን የተሰማሩ ፣
የተረጋጉ እና በተቻለ መጠን

የማስታወሻ መተማመን: 0.936805903911591

ab064324-85ed-434a-8274-de6d9e1f1723
00:25:53.560 --> 00:25:58.180
ከጭንቀት ነፃ ሆነው ለማቆየት
አብዛኛዎቹ ተማሪዎቻችን የተለያዩ የስሜት ህዋሳት

የማስታወሻ መተማመን: 0.936805903911591

17ea178c-b813-44c0-88a6-101d1e06f20d
00:25:58.180 --> 00:26:02.030
ፍላጎቶች አሏቸው እና እነዚያን
ፍላጎቶች ቀኑን ሙሉ መሟላት አለባቸው ::

የማስታወሻ መተማመን: 0.936805903911591

1387b1d7-5e9a-4e14-a11e-c4c7afabafed
00:26:02.030 --> 00:26:06.265
ሁሉም ሰው ትንሽ ለየት ያለ ነው
የሚሆነው ፣ ግን ሁሉንም የእኛን የተለያዩ

የማስታወሻ መተማመን: 0.936805903911591

ddf54fef-9874-4559-969e-f46fe7c5cef8
00:26:06.265 --> 00:26:11.270
እንደሚችል ማውራት ይችላሉ -
ከልጅዎ ጋርም ማውራት ይችላሉ ::

የማስታወሻ መተማመን: 0.936805903911591

b7b79ce8-05de-4c90-9d3c-d0e841226c97
00:26:11.270 --> 00:26:15.890
መቀመጫ ትልቅ ነው ::
በትምህርት ቤት ውስጥ

የማስታወሻ መተማመን: 0.936805903911591

63748808-14e1-4015-88df-fee9e1b6e0cc

00:26:15.890 --> 00:26:20.510

አሁን የበለጠ ተለዋዋጭ መቀመጫዎችን

የመጠቀም አዝማሚያ አለን ::

የማስታወሻ መተማመን: 0.922780394554138

3cea9352-9c12-4046-b697-2da51f93b350

00:26:20.550 --> 00:26:25.334

ጠረጴዛዎቹ ላይ ሁልጊዜ የሚጠበቁት

እነዚህ ሰማያዊ ወንበሮች አይደሉም ፣

የማስታወሻ መተማመን: 0.922780394554138

d155cba1-7949-4a15-a6db-6e503ba78212

00:26:25.334 --> 00:26:29.014

ምክንያቱም እነዚያ ለአብዛኛዎቹ ልጆች

የማይሠሩ ስለሆኑ የኪስ ወንበር ሊኖራቸው ይችላል ::

የማስታወሻ መተማመን: 0.922780394554138

6358df6d-60d2-4f27-981e-c3f941f5dcc3

00:26:29.014 --> 00:26:33.430

ትራስ ሊኖራቸው ይችላል :: እነሱ ሊነሱ ይችላሉ ::

የማስታወሻ መተማመን: 0.922780394554138

d8906c0b-4d3b-4af5-9a28-9afb445a93ec

00:26:33.430 --> 00:26:38.214

የቆመ ዴስክ ሊኖርዎት አይገባም - ስለ ብረት መቀመጫዎች

የማስታወሻ መተማመን: 0.922780394554138

27857898-3ae9-4245-8ac2-78ea8929d6c3

00:26:38.214 --> 00:26:42.998

ለማሰብ እንደ ብረት ሰሌዳ

ወይም ሌላ በቤትዎ የተኙትን

የማስታወሻ መተማመን: 0.922780394554138

30020979-91b4-494d-9cd7-823a0551cc58

00:26:42.998 --> 00:26:48.150

ማንኛውንም ነገር በመጠቀም

የፈጠራ ችሎታ ሊሆኑ ይችላሉ :: ምናልባት ወለሉ

የማስታወሻ መተማመን: 0.922780394554138

7299e906-54a2-4fd0-b189-eaf20253465d

00:26:48.150 --> 00:26:52.198

እይ ሊሆን ይችላል ::

ስለዚህ እነዚህ አንዳንድ ሀሳቦች ናቸው

የማስታወሻ መተማመን: 0.916172564029694

a0c96626-9ba9-4272-a2e1-413cf7a0871c

00:26:52.198 --> 00:26:56.340

፣ እናም የሙያ ቴራፒስት ካለዎት

ከልጅዎ የጉዳይ ተሽካሚ ጋር ይነጋገሩ ፣

የማስታወሻ መተማመን: 0.916172564029694

106ed225-4e7e-4e4b-aafe-9ab04e192c0a

00:26:56.340 --> 00:27:00.828

ያማክሩዎቸው እና ምናልባትም አስፈላጊ ከሆነ

የማስታወሻ መተማመን: 0.916172564029694

f13953a6-cd23-4ffe-974d-9e7190785fb3

00:27:00.828 --> 00:27:04.194

ኤ.ፒ.ኤስ ለእርስዎ ሊረዳዎ

የሚችል ነገር ሊሆን ይችላል ::

የማስታወሻ መተማመን: 0.916172564029694

ab7ffb07-214e-41bd-bc3b-3a3d7635638f

00:27:04.194 --> 00:27:08.308

ፀጥ ያለ - ብዙ ልጆቻችን በእጃቸው

ውስጥ የሆነ ነገር ሊኖራቸው ይገባል

የማስታወሻ መተማመን: 0.916172564029694

19dc00a5-cb10-4cbe-b803-76076fbd7426

00:27:08.308 --> 00:27:12.796

እና ያ ደግሞ ትናንሽ ፊሽችን ሊያካትት ይችላል ::

የማስታወሻ መተማመን: 0.916172564029694

d4c8fa4b-fdc9-4327-9143-03c8922beafe

00:27:12.796 --> 00:27:16.910

እንደ አምስት ከታች ወይም የዓለም ገበያ ባሉ

የማስታወሻ መተማመን: 0.916172564029694

4aee91cd-2e90-438b-b9e8-5e0953a44945

00:27:16.910 --> 00:27:20.276

ቦታዎች ሊገዙዎቸው

የሚችሏቸው ሁሉም

የማስታወሻ መተማመን: 0.916172564029694

e2104bf1-1213-43f5-9dca-fcbdf9f36311

00:27:20.276 --> 00:27:22.520

ዓይነት ትናንሽ ነገሮች አሉ ::

የማስታወሻ መተማመን: 0.928551733493805

62f384d7-f340-4cae-90a6-d4f159166c9e

00:27:22.520 --> 00:27:26.598

እንደዚህ ዓይነቶቹን ሁሉንም ዓይነት

ትናንሽ ዝርጋታዎችን በእጄ ላይ እይዛለሁ ::

የማስታወሻ መተማመን: 0.928551733493805

98ac0bf2-ce4f-4c5a-b8d4-9cfb608aeaab

00:27:26.598 --> 00:27:30.246

በእጄ ውስጥ ያለኝን እንደዚህ የመሰሉ

ትንሽ የሚለጠጡ ፊጂቶች:: ወይም

የማስታወሻ መተማመን: 0.928551733493805

0257b1cf-d1c8-4bd1-9234-20e8e4620195

00:27:30.246 --> 00:27:34.502

እሱ የፊጂት ሽክርክሪት ሊሆን ይችላል።

ወይም የጨመቃ ኪስ ሊሆን ይችላል ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.928551733493805

0e5bc4e1-4a78-431b-bf28-85224a9e5727

00:27:34.502 --> 00:27:38.454

በብዕር ወይም በእርሳስ ላይ የሆነ

ነገር ሊሆን ይችላል ። ስለዚህ እያንዳንዱ ልጅ

የማስታወሻ መተማመን: 0.928551733493805

e53c6eee-ee70-447f-b299-2aafd26f8d66

00:27:38.454 --> 00:27:41.494

የተለየ ነው ። አንዳንድ ልጆች እንደ ሩቢክ

ኩብ ባሉ ነገሮች መጨመር ይወዳሉ

የማስታወሻ መተማመን: 0.928551733493805

4d33c2d6-d3d4-40a7-8be8-cd40dd21c8de

00:27:41.494 --> 00:27:45.142

፣ ስለዚህ ለእነሱ የሚጠቅመውን ለማየት

ትንሽ ሙከራ ማድረግ ሊኖርባቸው ይችላል

የማስታወሻ መተማመን: 0.928551733493805

9dfc90de-9c48-4b58-8764-a7a9584b99c7

00:27:45.142 --> 00:27:48.486

፣ ግን መጨመቻ አለመሆኑን

ያስታውሱ ። እንዲያተኩሩ ፣

የማስታወሻ መተማመን: 0.928551733493805

54301b45-722e-4244-94e3-ea754a80ceef

00:27:48.486 --> 00:27:52.438

እንዲረጋገጥ እና በትምህርታቸው እንዲሳተፉ

የሚያግዝ መሳሪያ ነው ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.928551733493805

62d89c2b-2f62-40bc-aadf-3c6c10603961
00:27:52.438 --> 00:27:53.958
ስለዚህ ከእሱ ጋር እየተጨመሩ ከሆነ መጨመሩ ነው።

የማስታወሻ መተማመን: 0.926257967948914

8b95ef94-28d8-4737-8800-e87086576477
00:27:53.958 --> 00:27:58.398

በማያ ገጹ ላይ ላለው ነገር ትኩረት
የማይሰጡ ከሆነ መጨመሩ ነው
የማስታወሻ መተማመን: 0.926257967948914

5c8956ea-a400-464b-94ef-02ad7708efa1
00:27:58.398 --> 00:28:03.102
ማለት ነው። በትኩረት እንዲቆዩ ፣ መማር
እንዲችሉ እየረዳቸው

የማስታወሻ መተማመን: 0.926257967948914

2aa001bd-2fb2-4de8-a80c-4b4e5c9927b5
00:28:03.102 --> 00:28:08.198
ከሆነ የስሜት ህዋሳትን ፍላጎት
የሚያሟላ መሣሪያ ነው ማለት ነው።

የማስታወሻ መተማመን: 0.926257967948914

8d5133fb-bb47-4f31-9370-3bc1bdbbd768
00:28:08.198 --> 00:28:12.902
ደህና ፣ ቀጥሎ በቀኝ በኩል ወዳለው - የመስማት ችሎታ

የማስታወሻ መተማመን: 0.926257967948914

ca53a900-d227-4349-81b0-0efa5c4144c9
00:28:12.902 --> 00:28:17.998

ክፍል እንሂድ። ስለዚህ ኤሪን ቀደም ሲል
እንደጠቀሰችው ብዙ ልጆቻችን
የማስታወሻ መተማመን: 0.926257967948914

575adf81-4004-42c1-a478-0a7fabaaafa2
00:28:17.998 --> 00:28:21.134

በጆሮ ማዳመጫዎች የተሻሉ ናቸው ፣ ምናልባትም
ሙዚቃን በማዳመጥ ምናልባትም ነጭ ጫጫታ
የማስታወሻ መተማመን: 0.926257967948914

0a19855c-fe54-4d30-9dae-776095ce2602
00:28:21.134 --> 00:28:25.054
እነዚህ ሁሉ ነገሮች በአካባቢያቸው
ባሉ ሌሎች ጫጫታዎች
የማስታወሻ መተማመን: 0.926257967948914

9e19269f-4196-4eb2-8c2a-268ca57b19b4
00:28:25.054 --> 00:28:26.622
የተረበሸውን ሰው ሊረዱ ይችላሉ ።
የማስታወሻ መተማመን: 0.914108872413635

b5ad2f36-10cf-41b7-940e-5826556753d4
00:28:26.740 --> 00:28:30.557
ይህ የመስማት ችሎታ መዘበራረቅ
እንዳይሆን በትምህርት ሰዓት
የማስታወሻ መተማመን: 0.914108872413635

a7c251ae-8a78-4a28-a42e-3f4cc79dd10d
00:28:30.557 --> 00:28:33.680
እንደ ቴሌቪዥን ያሉ ነገሮች
ጠፍተው መሆኑን ማረጋገጥ እንፈልጋለን ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.920574486255646

e557e21b-8a24-4b4e-8591-30deca8e844c
00:28:33.680 --> 00:28:37.613
ብዙ ልጆቻችን በአፋቸው ውስጥ አንድ
ነገር እንዲኖራቸው ያስፈልጋል ።
የማስታወሻ መተማመን: 0.923778712749481

fdd3fed4-a0e0-426e-82a8-46bee7f26f8b
00:28:37.613 --> 00:28:42.490
እና ያ ማስቲካ ሊሆን ይችላል ።
የማስታወሻ መተማመን: 0.923778712749481

4a7d2386-372f-4426-a7df-2d6fea3858bb
00:28:42.490 --> 00:28:46.615
በልዩ ሁኔታ የተነደፈ የቃል ማነቃቂያ
መጫወቻ ወይም
የማስታወሻ መተማመን: 0.923778712749481

51854200-b3b3-46f3-a521-de513032fab3
00:28:46.615 --> 00:28:51.115
መሣሪያ ሊሆን ይችላል :: እኛ እነዚህ "chewelry"
አሉን - ልጁ በብርቱካናማ ውስጥ ሆኖ እያኘኩ ሲያዩት ::
የማስታወሻ መተማመን: 0.923778712749481

8dbca0c7-8363-426d-9398-637a00750754
00:28:51.115 --> 00:28:56.365
እና ያ ሸሚዞቻቸውን ወይም እጆቻቸውን
ወይም እነሱ ላይ ጉዳት ሊያደርስ
የማስታወሻ መተማመን: 0.923778712749481

6ec48af1-e6fd-49b7-a656-db7037d58e81
00:28:56.365 --> 00:29:00.865
የሚችል ማንኛውንም ነገር እንዲያኝኩ ስለማንፈልግ
ለልጆች ማኘክ ደህንነቱ የተጠበቀ ፕላስቲክ ነው ::
የማስታወሻ መተማመን: 0.923778712749481

51d2d6f2-f32d-4747-b3e6-be9ff76e6e0d
00:29:00.865 --> 00:29:04.990
እና ደግሞ ፣ ያ ከልጅዎ የጉዳይ ተሸካሚ ወይም
የማስታወሻ መተማመን: 0.923778712749481

b0861935-1ccf-4cfa-a0c0-0bba5dec2a83
00:29:04.990 --> 00:29:09.490
የ OT ጋር መነጋገር ያለበት ነገር
ነው እናም ምክሮችን
የማስታወሻ መተማመን: 0.923778712749481

e721c1c6-5651-4846-b8ba-72d0c422f3ab
00:29:09.490 --> 00:29:10.615
ለመስጠት ሊረዱ ይችላሉ:: ለልጅዎ

ሊረዳቸው የሚችል ነገር።

የማስታወሻ መተማመን: 0.920329689979553

83051124-e358-475e-97f3-2f2bc2052894

00:29:10.690 --> 00:29:14.230

እና እነሱን ሊረዳቸው የሚችል

የእንቅስቃሴ እረፍቶችም አሉ ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.920329689979553

f8a7d13d-6750-402e-8a2a-d829042737b6

00:29:14.230 --> 00:29:17.770

ያ በእግራቸው ላይ የሚረግጡበትን

የጎማ ማሰሪያ ፣ ወይም ከእግራቸው

የማስታወሻ መተማመን: 0.920329689979553

d1d24907-c582-419e-a8f8-bf7e53a5cb1a

00:29:17.770 --> 00:29:21.664

በታች እንደ ቴኒስ ኪስ ያለ ኪስ ሊያካትት

ይችላል ። በሌላኛው እጃቸው

የማስታወሻ መተማመን: 0.920329689979553

4d18941e-84c0-40d4-9dc2-454ccadd9e60

00:29:21.664 --> 00:29:26.266

ላይ የሚገፋበት ወይም ግድግዳውን

የሚገፋበት የእጅ ከሆኑ ሊሆኑ ይችላሉ ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.920329689979553

3a41e88f-fa26-4ebd-b2d4-d214d83856e5

00:29:26.266 --> 00:29:29.806

ስለዚህ በሚማሩበት ጊዜም

እንኳ በትንሽ በታም

የማስታወሻ መተማመን: 0.920329689979553

9eb6bfc1-f5d2-4690-96f0-6501533179b6

00:29:29.806 --> 00:29:33.700

እንኳ ብዙ ትናንሽ ነገሮች አሉ ፣

እነዚያን የስሜት ህዋሳት

የማስታወሻ መተማመን: 0.920329689979553

d406ed10-a0ee-43fb-9dd0-0710004c50ee
00:29:33.700 --> 00:29:37.948

ፍላጎቶች ለማሟላት እና በትምህርቱ
የማስታወሻ መተማመን: 0.920329689979553

210d2777-d7fe-44da-b394-d39875f7d841
00:29:37.948 --> 00:29:42.550

እንዲጠመዱ ሊያደርጉ ይችሉ ይሆናል ::
የማስታወሻ መተማመን: 0.936033427715302

2891ff1e-8a8d-4dcc-b16e-b5362c357beb
00:29:42.550 --> 00:29:44.578
እና በትምህርቱ እንዲሰማሩ ያድርጋቸዋል::

ስለይድ 25

የማስታወሻ መተማመን: 0.931042909622192

9483e2e1-44e6-4d7c-ba9d-6614e2c5e467
00:29:47.950 --> 00:29:49.774
በመቀጠልም ስለ ባህሪ እንነጋገራለን ::

የማስታወሻ መተማመን: 0.933031916618347

5e09a838-9367-4e2a-9cd1-476c3462e40c
00:29:49.774 --> 00:29:54.618
ስለዚህ ፣ ሁላችንም ልጆቻችን ደስተኛ
እንዲሆኑ እና የተሰማሩ እና

የማስታወሻ መተማመን: 0.933031916618347

d09f67c2-a891-4ce4-97ae-d39fb11c2985
00:29:54.618 --> 00:29:58.626
የተማሩ እንዲሆኑ እንፈልጋለን ፣
ግን እውነታው እኛ አንዳንድ ጊዜ
የማስታወሻ መተማመን: 0.933031916618347

14605727-297b-46a7-bb94-9c5c2ae0cf79
00:29:58.626 --> 00:30:02.634

እንደማይፈልጉ እናውቃለን ።
አንዳንድ ጊዜ ከአልጋ መነሳት አይፈልጉ ይሆናል ፣
የማስታወሻ መተማመን: 0.933031916618347

8ab20734-3445-497e-8733-42a98e7cb54f
00:30:02.634 --> 00:30:06.976
እና አንዳንድ ጊዜ ከኮምፒዩተር ፊት
ለፊት መቀመጥ አይፈልጉ ይሆናል ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.933031916618347

5d2b4e15-a3bf-4184-aa58-b6cd583c3bfb
00:30:06.976 --> 00:30:11.652
ስለዚህ በሚጠበቀው ባህሪ ልጅዎን
ለመርዳት የሚረዱዎት ጥቂት ምክሮች እዚህ አሉ ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.933031916618347

61aa63a3-2ac1-4199-8cae-14e4573517d6
00:30:11.652 --> 00:30:14.992
በመጀመሪያ ፣ “በመጀመሪያ ፣ ከዚያ”
በመጠቀም። ከላይ በቀኝ በኩል

የማስታወሻ መተማመን: 0.933031916618347

32093abe-9fdb-4ad8-b12c-96f5cd8a44fe
00:30:14.992 --> 00:30:19.334
አንድ የመጀመሪያ / ከዚያ ምስላዊ
ምሳሌ እንዳለ ማየት ይችላሉ ።
የማስታወሻ መተማመን: 0.933031916618347

0efcbdb7-b497-47a1-817e-690339570d26
00:30:19.334 --> 00:30:21.004
እና ልጅዎ እንደ ቴሌቪዥን ማየት ወይም የቪዲዮ
የማስታወሻ መተማመን: 0.935492694377899

47b3f287-2ac0-4f27-a1f6-a102b0ffb393
00:30:21.020 --> 00:30:25.035
ጨዋታን የመሰለ የመሰለ ሌላ ነገር
በእውነቱ ማድረግ ሲፈልግ ያኔ ነው።
የማስታወሻ መተማመን: 0.935492694377899

0b03bf69-4e4e-4c58-93dd-d4956b6e76b9
00:30:25.035 --> 00:30:29.415
የሚጠብቁት ነገር መጀመሪያ መጣር ወይም የትምህርት

የማስታወሻ መተማመን: 0.935492694377899

e40dd1f6-effc-4551-af99-5117184516f1
00:30:29.415 --> 00:30:33.430
ሥራቸውን መጀመሪያ ማከናወን እንደሚያስፈልጋቸው

6ad616cd-deac-47dd-934d-80fb73e7ea23
00:30:33.430 --> 00:30:37.810
እንዲያውቁ እና ከዚያም ሽልማት
ወይም ማበረታቻ እንዲያገኙ

የማስታወሻ መተማመን: 0.935492694377899

24014233-4256-4e1b-9008-ad07c57966d8
00:30:37.810 --> 00:30:41.825
ከድርድር ወይም ከልመና ይልቅ
“የመጀመሪያ ሂሳብ ፣ ከዚያ ቲቪ”

የማስታወሻ መተማመን: 0.935492694377899

7322fd78-005b-4540-b46c-22a43b3b97e4
00:30:41.825 --> 00:30:45.840
ብቻ በመናገር ልንሞክር እንችላለን ።
ጊዜ እና ያ በትምህርቱ ቀን ውስጥ
የማስታወሻ መተማመን: 0.935492694377899

580b93e1-7f9e-43ff-8a3e-acd113cebfc6
00:30:45.840 --> 00:30:49.855
ሊገነባ ይችላል። ያ ከልጅዎ አስተማሪ
ጋር ለመነጋገር እንደገና
የማስታወሻ መተማመን: 0.935492694377899

49700220-f9fe-4f74-8d58-90a8e0ddf9cc
00:30:49.855 --> 00:30:53.505
አንድ ነገር ነው ፣ ምክንያቱም
የተወሰነ ነፃ ጊዜ የማግኘት

የማስታወሻ መተማመን: 0.924635052680969

d48ab536-b8b3-4677-8575-151a936156f0

00:30:53.505 --> 00:30:56.972

ምችት ሊኖራቸው ይችላል።

እንደገና ፣ ጊዜ

የማስታወሻ መተማመን: 0.924635052680969

d58589f5-0405-4908-b3e2-82ef8cc57ac9

00:30:56.972 --> 00:31:01.834

ቆጣሪዎችዎን መጠቀም ያስፈልግዎታል ፣ ወይም

የማስታወሻ መተማመን: 0.924635052680969

63c199b3-16f3-4c0b-be1f-d2c4bc3c8eaa

00:31:01.834 --> 00:31:05.574

የትምህርት ቀን ካለቀ በኋላ

የሆነ ነገር ሊሆን ይችላል ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.924635052680969

00ca3b4e-c753-4837-a926-3acc2b554bf4

00:31:05.574 --> 00:31:10.436

የሥራውን ጊዜ እና

የእረፍት ጊዜውን

የማስታወሻ መተማመን: 0.924635052680969

67dbbc2a-de9b-4c7a-81d6-0389f5f2b2f6

00:31:10.436 --> 00:31:15.672

ግልፅ ጅምር እና መጨረሻ

ማወቅ መፈለጎቻቸውን

የማስታወሻ መተማመን: 0.924635052680969

40969ae1-bfd8-4f27-8a7a-0946dfdb571e

00:31:15.672 --> 00:31:19.038

ማረጋገጥ ይፈልጋሉ ፣ ስለዚህ

በሁለቱ መካከል ሽግግሮች

የማስታወሻ መተማመን: 0.924635052680969

798a135d-04d7-4dc0-91e9-850071ba4f86

00:31:19.038 --> 00:31:23.526

አነስተኛ ችግር እንዲኖር እና

እንደሚጨርሱም ያውቃሉ - እምብዛም

የማስታወሻ መተማመን: 0.925147652626038

c8344051-dad3-4c95-a72f-bff258a097e4

00:31:24.050 --> 00:31:27.570

ተመራጭ የሆነ ተግባር ወደ ምናልባት

ወደ ተመራጭነት ሊሸጋገር ነው ፣

የማስታወሻ መተማመን: 0.925147652626038

678c3876-fa74-470f-b78a-9873bce55ec0

00:31:27.570 --> 00:31:31.442

እና እንደገና ወደዚያ የትምህርት

ጊዜ ተመልሰናል እናም ለዚያ

የማስታወሻ መተማመን: 0.925147652626038

9888a665-8905-4e70-9794-bc85ea97dbee

00:31:31.442 --> 00:31:33.202

በአእምሮ እንዲዘጋጁ ለመርዳት እንፈልጋለን።

የማስታወሻ መተማመን: 0.931966722011566

910dcb69-70f2-4dba-80aa-eea9d8af5a79

00:31:33.202 --> 00:31:37.458

ሁል ጊዜ የሚጠበቀውን ባህሪ ማጠናከር ይፈልጋሉ ፣

ስለሆነም በመምህር ላይ ከተሰማሩ ፣

የማስታወሻ መተማመን: 0.931966722011566

f9a265ff-8575-46dc-8b43-922ffe716657

00:31:37.458 --> 00:31:41.704

የአስተማሪውን መመሪያ በመከተል ፣

እንቅስቃሴ በማድረግ -

የማስታወሻ መተማመን: 0.931966722011566

ab012f72-9e72-4b3b-91ee-c276042f761b

00:31:41.704 --> 00:31:45.950

እነሱን ለማወደስዎ እርግጠኛ ይሁኑ እና የቃል ውዳሴ

የማስታወሻ መተማመን: 0.931966722011566

71986f22-c3ec-4bd8-99e6-c6eea201c5f0
00:31:45.950 --> 00:31:50.582
ሊሆን ይችላል ወይም በማጠናከሪያ ሰንጠረዥ ፣
የማስታወሻ መተማመን: 0.931966722011566

e6854c49-9344-4611-90f9-711c4a5688b8
00:31:50.582 --> 00:31:54.442
ተለጣፊ በኩል ሊሆን ይችላል ገበታ ፣
እና አንዳንድ ጊዜ እነዚያ
የማስታወሻ መተማመን: 0.931966722011566

849a4843-7754-4d46-aadc-3fcf158c6af3
00:31:54.442 --> 00:31:59.074
በቀላሉ ቀላል ሊሆኑ ይችላሉ። ወይም ፣ አንዳንድ
ጊዜ ከታች በስተግራ ያለውን እንደሚመለከቱት ፣
የማስታወሻ መተማመን: 0.931966722011566

524efa52-15fa-4448-85b6-af4fd3de93d4
00:31:59.074 --> 00:32:02.934
ህፃኑ በእውነቱ ከሚነሳበት ነገር
ጋር ሊገናኝ ይችላል ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.931966722011566

b8389ecd-0ed4-4de1-a4c0-130289187878
00:32:02.934 --> 00:32:04.478
በአሥራዎቹ ዕድሜ የሚገኙ ቲታኖች ፣
ቶማስ ታንክ ሞተር
የማስታወሻ መተማመን: 0.923882782459259

486d0264-d51e-485d-98d5-c67d4a4490cc
00:32:04.540 --> 00:32:08.270
፣ ወይም በእውነት እነሱን
የሚያነቃቃ ማንኛውም ሌላ ነገር ።
የማስታወሻ መተማመን: 0.923882782459259

3d5c04e3-4886-4915-a55e-60f858ccfb59
00:32:08.270 --> 00:32:13.119
ህፃኑ በስራ ላይ ቢቆይ ወይም
የተወሰኑ ስራዎችን ካከናወኑ ወይም

የማስታወሻ መተማመን: 0.923882782459259

1b1fda5d-45d6-40f7-a8df-ec92a0a47184

00:32:13.119 --> 00:32:17.595

የተወሰኑ መስመሮችን ከፃፉ

አንድ ዓይነት እንደሚያገኙ

የማስታወሻ መተማመን: 0.923882782459259

769e22c3-06b8-4148-bdd0-69ecd4caa6fb

00:32:17.595 --> 00:32:22.817

እንዲያውቅ የዚያን የእይታ ማተም

እና ያንን ለማጠናከሪያ

የማስታወሻ መተማመን: 0.923882782459259

95b5b706-1b65-4008-976e-d079505e4e88

00:32:22.817 --> 00:32:26.920

ምናሌዎ መጠቀም ይችሉ ይሆናል።

የሚደሰቱበት ተጨባጭ ሽልማት።

የማስታወሻ መተማመን: 0.923882782459259

7383f562-efca-4c57-8827-08e085cbe5c4

00:32:26.920 --> 00:32:31.023

እናም እንደገና ያንን እንዴት ማዋቀር

እንደሚቻል ከልጅዎ የጉዳይ

የማስታወሻ መተማመን: 0.923882782459259

de593320-2158-401a-8ada-76c2b862096e

00:32:31.023 --> 00:32:34.753

ተሸካሚ ጋር ይነጋገሩ ። ለልጅዎ

ክታች በስተቀኝ ጥግ ላይ ፣

የማስታወሻ መተማመን: 0.919827282428741

1f6297c8-ba6a-4a34-b0b3-ddb2943d447d

00:32:34.790 --> 00:32:39.256

የሚያረጋጋ ምናሌን ታያለህ እና

እነዚህ በጭንቀት ፣ በጭንቀት ፣

የማስታወሻ መተማመን: 0.919827282428741

67eec6fb-0a6b-45e9-9ddc-77411f7e0b81

00:32:39.256 --> 00:32:44.128

በሐዘን ወይም በቁጥ ሲሰማን እኛን

እንዳያድነን የሚረዱ መንገዶች ናቸው ::
የማስታወሻ መተማመን: 0.919827282428741

d6302e87-1003-4409-8e0e-afe4b5215490
00:32:44.128 --> 00:32:47.782
ለእያንዳንዱ ሰው የተለየ ሆነው ሊታዩ ነው ::
የማስታወሻ መተማመን: 0.919827282428741

0bc9d25a-56fc-43b9-b5a5-d3fc23e8b550
00:32:47.782 --> 00:32:52.248
አንዳንድ ሰዎች ጥልቅ ትንፋሽን
ያደርጋሉ ፣ እና ለትንንሽ
የማስታወሻ መተማመን: 0.919827282428741

46135968-a0f0-4d58-85c9-aa76245af6b2
00:32:52.248 --> 00:32:55.902
ልጆች ወይም ከፍተኛ የሆኑ የድጋፍ ፍላጎት ላላቸው
የማስታወሻ መተማመን: 0.919827282428741

86f380fe-8f29-4d17-a811-90536e8aab35
00:32:55.902 --> 00:33:01.586
ሕፃናት ጥልቅ ትንፋሽ መውሰድ
ፈታኝ ሊሆን ይችላል ::

የማስታወሻ መተማመን: 0.919827282428741

d8231486-1d00-4a9c-9736-b8d46222f182
00:33:01.586 --> 00:33:03.616
ስለዚህ ለዛ የምጠቀምባቸው ሁለት
የማስታወሻ መተማመን: 0.928879141807556

723c150f-c39e-4be3-bab1-41c0e12f564a
00:33:04.250 --> 00:33:09.840
or blowing up a balloon because
ብልሃቶች አረፋዎችን መንፋት ወይም ፊኛ

የማስታወሻ መተማመን: 0.928879141807556

d93ae98c-9009-4b51-8030-38d56d229802
00:33:09.840 --> 00:33:14.140
ማፈንዳት ናቸው ምክንያቱም ይህ ህፃን

ጥልቅ እስትንፋስ እንዲጠቀም ያበረታታል ።
የማስታወሻ መተማመን: 0.928879141807556

24de1808-f1c7-4b00-ad4f-0c7b85785468
00:33:14.140 --> 00:33:16.720
ከቤት ውጭ አጭር የእግር ጉዞ ማድረግን
የማስታወሻ መተማመን: 0.912538945674896

26dafb6b-8ef3-4dca-a2fb-2a775485eb4e
00:33:17.310 --> 00:33:20.550
የመሰለ ነገር ሊሆን ይችላል ።
የአረማቴራፒ ሽታ በመጠቀም -
የማስታወሻ መተማመን: 0.912538945674896

0251a5c7-b62a-458e-981d-dc2d57127c37
00:33:20.550 --> 00:33:24.195
ማሸተት ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ጊዜ
ለሻሻር ፣ ብርቱካናማ ወይም

06c3a82d-0e29-47e2-9079-c789ef9af9f6
00:33:24.195 --> 00:33:28.650
ሌሎች አስፈላጊ ዘዴዎች ፣ ወይንም
ብርቱካናማ ማሸተት ብቻ ትንሽ

የማስታወሻ መተማመን: 0.912538945674896

bb0bdad0-0840-421e-911e-58877d5a50ba
00:33:28.650 --> 00:33:32.700
again, it's going to vary
from child to child, but

የማስታወሻ መተማመን: 0.912538945674896

b8ede921-f696-4fc7-bee5-fc1eee31091f
00:33:32.700 --> 00:33:37.155
የተረጋጋ ስሜት እንዲሰማን ያደርገናል።
ስለዚህ እንደገና ፣ ከልጅ ወደ ልጅ የሚለያይ ነው
የማስታወሻ መተማመን: 0.912538945674896

e0213104-7720-4734-82b8-2d0fbab4cd56
00:33:37.155 --> 00:33:41.610

፣ ግን የእይታ ማረጋገጫ ምናል
መኖሩ ልጅዎ በዚያ ወቅት
የማስታወሻ መተማመን: 0.912538945674896

81a9876e-40b2-48c1-8c0a-57c95c456f1f
00:33:41.610 --> 00:33:45.255
ለእነሱ የተሻለ የሆነውን እቃ
እንዲመርጥ ይረዳዎል ፣
የማስታወሻ መተማመን: 0.920127689838409

6779cf09-f1a3-4224-81e2-26be78d90174
00:33:46.360 --> 00:33:52.276
ወይንም ያንን ምርጫ በማድረግ
ሊደግ youቸው ይችላሉ ።
የማስታወሻ መተማመን: 0.920127689838409

28bfa7f0-7aa9-4438-b5b9-3db3d8672715
00:33:52.276 --> 00:33:54.248
አንድ ልጅ በእውነቱ የተበሳጭ ከሆነ የተረጋጋ ድምፅን ፣
የማስታወሻ መተማመን: 0.892474114894867

285c297f-73c1-4fc4-8bdd-9c36d91d22a2
00:33:54.880 --> 00:34:00.580
ጸጥ ያለ ድምፅን በመጠቀም እንዲበዛ
ሊረዷቸው ይችላሉ ፣
የማስታወሻ መተማመን: 0.892474114894867

95da5dc6-a709-47f0-9883-32f9b5973165
00:34:00.580 --> 00:34:06.280
ምክንያቱም አንድ ሰው ሲበሳጭ እና የበለጠ
ስንበሳጭ የበለጠ ያበሳጭቸዋል ፣
የማስታወሻ መተማመን: 0.892474114894867

1b87cc4a-f870-49a9-ba5c-067f32f2d32b
00:34:06.280 --> 00:34:11.980
ስለሆነም ለማስታወስ ከባድ ነው።
ግን የኤንኦርኦርፒን ድምጽ
የማስታወሻ መተማመን: 0.910256683826447

dcf6d01e-a93f-40b1-a579-d20a9391895c
00:34:11.980 --> 00:34:16.330

ያስቡ እና ያ በእውነት ልጆች ብዙ
የተረጋጋ ፣ ፈጣን ስሜት
የማስታወሻ መተማመን: 0.910256683826447

32c86e4d-4803-4340-9c6d-858213def66f
00:34:16.330 --> 00:34:19.030
እንዲሰማቸው ሊያደርግ ይችላል ።
መብራቶችን ማጥፋት ፣
የማስታወሻ መተማመን: 0.924881041049957

9d7227f5-fa2a-49db-b096-dda2260766b9
00:34:19.030 --> 00:34:23.523
የተወሰነ ጸጥ ያለ ሙዚቃን መልበስ ፣
ክብደት ያለው ብርድ
የማስታወሻ መተማመን: 0.924881041049957

d23df212-8c7f-4f71-85e8-677976f3c333
00:34:23.523 --> 00:34:28.791
ልብስ መያዝ ፣ ትንሽ የተጨነው
እንስሳ ማቀፍ ፣
የማስታወሻ መተማመን: 0.924881041049957

1041cf1f-2a7f-4a48-9819-7da1e9335879
00:34:28.791 --> 00:34:32.742
የስሜት ህዋሳት ድጋፍዎን ይጠቀሙ -
እነዚህ ሁሉ ሊባቡሉ
የማስታወሻ መተማመን: 0.931818962097168

752622ab-4261-4a13-bf97-7c4e67f46d29
00:34:33.790 --> 00:34:38.256
እና ልጅዎን እንዲረጋጉ ሊያደርጉዎት
የሚችሉ (እና እርስዎ)
የማስታወሻ መተማመን: 0.931818962097168

0e616153-d7f6-42cb-ac7a-0bb92b22bafd
00:34:38.256 --> 00:34:42.316
እንዲረጋጉ የሚያደርጉ ነገሮች ናቸው ። እንዲሁ
እንዲሁም ማስፈራሪያዎችን ያስወግዱ ፣ ያውቃሉ ፣

የማስታወሻ መተማመን: 0.931818962097168
ጩኸትን ያስወግዱ ወይም "ጣፋጭ አያገኙም"

ወይም እንደዚህ ያለ ማንኛውንም ነገር ያስወግዱ ፣

422e9d28-d0a9-44df-ad70-cd571b6ec0ad

00:34:42.316 --> 00:34:47.188

ምክንያቱም ያ ሰዎች የበለጠ

እንዲበሳጩ ያደርጋቸዋል።

የማስታወሻ መተማመን: 0.931818962097168

86dcdf34-249a-45eb-b648-a2a61a09f818

00:34:47.188 --> 00:34:49.624

ስለዚህ በዚያ ቅጽበት ውስጥ

በተቻለ መጠን

የማስታወሻ መተማመን: 0.93547797203064

4f697b21-1889-4033-b803-1a97d1f6cf91

00:34:50.160 --> 00:34:54.318

00:35:01.500 --> 00:35:04.902

የተረጋጋ ለማድረግ ብቻ ያስታውሱ ። እና

እነሱ እያከናወኗቸው ያሉትን የሚጠበቁ

የማስታወሻ መተማመን: 0.93547797203064

795f4d40-93f1-4f51-a135-82f789a16900

00:34:54.318 --> 00:34:57.720

ባህሪዎች ማጠናከሩን ይቀጥሉ

:: ምናልባት እያለቀሱ ሊሆን ይችላል ፣ ግን

የማስታወሻ መተማመን: 0.93547797203064

92719bd7-2d56-4738-b0b6-4acd0fb0c79c

00:34:57.720 --> 00:35:01.500

አሁንም ተቀምጠዋል ፣ አሁንም በኮምፒዩተር

ፊት ለፊት ያተኮሩ ናቸው ። ስለዚህ ያጠናክሩ ።

የሚፈለጉትን

የማስታወሻ መተማመን: 0.93547797203064

98ca50aa-2509-4f98-89f5-07436345feaa

ባህሪዎች ያጠናክሩ ፣ ያ ደግሞ ሁሉም ሰው

የማስታወሻ መተማመን: 0.93547797203064
0ff72f94-6604-493d-a30f-f369d5df91ff
00:35:04.902 --> 00:35:06.036
ጥሩ ስሜት እንዲሰማው ይረዳል።

ስላይድ 26

የማስታወሻ መተማመን: 0.895133197307587

ffe52ace-8be9-4973-9ae0-46763a4ceb49
00:35:11.490 --> 00:35:18.742
አንዳንድ ተጨማሪ ድጋፎችን
ለመስጠት አሁን ወደ ኤሪን እና ኬሊ
የማስታወሻ መተማመን: 0.895133197307587

c81f92c8-e37a-4a36-b5f8-a12cbdbcb885
00:35:18.742 --> 00:35:20.296
እስጠዋለሁ ። በጣም አመሰግናለሁ ዲብ።
የማስታወሻ መተማመን: 0.935905933380127

af0ec1e7-7ab3-440a-af14-c980f7255e3c
00:35:22.710 --> 00:35:26.562
የተማሪዎቻችንን እና
በቤት ውስጥ ተማሪዎችን
የማስታወሻ መተማመን: 0.935905933380127

53e350a5-c46b-4aba-9fcc-bf52417b6ff9
00:35:26.562 --> 00:35:29.772
ማህበራዊ ስሜታዊ ፍላጎቶችን ስለ

የማስታወሻ መተማመን: 0.935905933380127

5b4e767b-e5ae-4aca-bb31-f40a758d6374
00:35:29.772 --> 00:35:32.982
መደገፍ ከእርስዎ ጋር ለመነጋገር
ብቻ ጥቂት ጊዜዎችን ለመውሰድ ፈለግሁ ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.935905933380127

f9f7641a-bf03-41ed-a26a-d5ec1605c544

00:35:32.982 --> 00:35:36.834

እዚህ ለመናገር በጣም የምወዳቸው

በጣም የምወዳቸው አንዳንድ ነገሮችን ያያሉ - ስሜቶች ፣

የማስታወሻ መተማመን: 0.935905933380127

4ef44f80-9cd7-41f9-bc57-5200f72c0ee5

00:35:36.834 --> 00:35:41.007

ደንብ ዞኖች እና ሌሎች ሀሳቦች ። እና ቀደም

ሲል እንደተናገርነው ፣ እነዚህ ውስጥ እና

የማስታወሻ መተማመን: 0.935905933380127

672460f8-274a-4b42-b410-e69bb5674828

00:35:41.007 --> 00:35:44.538

እነሱ አጠቃላይ አቀራረብ ሊሆኑ ይችሉ ነበር።

ስለዚህ ዛሬ በአጭሩ ላካፍላችሁ ነው ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.929720520973206

66e63717-15b0-42d2-9b9a-fc36a1f81687

00:35:44.538 --> 00:35:48.780

ስለዚህ በማያ ገጽዎ የላይኛው ግራ በኩል

የስሜቶችን መንከራከር ይመለከታሉ ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.929720520973206

fb5136cb-978d-40fe-880e-e6290b8a49b1

00:35:48.780 --> 00:35:52.667

ከእነዚህ ውስጥ በይነመረቡ ላይ

ሊገኙ የሚችሉ ብዙ ናቸው ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.929720520973206

7139a5ac-1d2c-4205-8c2e-489cbbfa58dd

00:35:52.667 --> 00:35:56.554

በክፍል ውስጥ ከሚሞሩ ተማሪዎች

ጋር የምጠቀምባቸው

የማስታወሻ መተማመን: 0.929720520973206

a711f681-eb36-4a49-91b9-3c1d2e47e84f

00:35:56.554 --> 00:35:59.843
ከምወዳቸው ነገሮች አንዱ ይህ ነው ::
በእውነቱ እዚያ ውስጥ ምን
የማስታወሻ መተማመን: 0.929720520973206

594bdf35-b203-4255-b2b9-d737860237e8
00:35:59.843 --> 00:36:03.431
ያህል ስሜቶች እንዳሉ እና
በአንድ ቀን ውስጥ ምን ያህል
የማስታወሻ መተማመን: 0.929720520973206

2610d6e5-3dc4-47b1-9375-07c93f437a02
00:36:03.431 --> 00:36:07.019
ልምዶችን እንደምናደርግ
ያሳዩናል:: ብዙውን ጊዜ
የማስታወሻ መተማመን: 0.929720520973206

e2842e54-07f3-4e22-9975-8d1a88cead63
00:36:07.019 --> 00:36:10.607
ሰዎች ስለደስታ ወይም ስለ ሀዘን
ስለሚሰማቸው ማውራት እንፈልጋለን ፣
የማስታወሻ መተማመን: 0.929720520973206

ce6713ea-070a-47da-8972-ee9fece03fa7
00:36:10.607 --> 00:36:14.195
ግን በእውነቱ ከዚያ የበለጠ ነው:: ዛሬ
ለማክፈል የፈለግሁት በእውነቱ
የማስታወሻ መተማመን: 0.929720520973206

d791a034-051a-43ba-963f-f34accb04c0b
00:36:14.195 --> 00:36:15.690
ይህ ሀሳብ ለተማሪዎቻችን እና
የማስታወሻ መተማመን: 0.933699011802673

87a25fb8-7895-444f-b675-42f123a447fc
00:36:15.690 --> 00:36:19.496
ለተማሪዎቻችን እንዲያውቅ ማድረግ ነው ::
ሁሉም የሚሰማቸው
የማስታወሻ መተማመን: 0.933699011802673

b657efd5-4488-4ce0-8d83-569c825c6757

00:36:19.496 --> 00:36:22.392
ስሜቶች በእውነት ደህና ናቸው።
እነዚያን ስሜቶች ቀኑን
የማስታወሻ መተማመን: 0.933699011802673

76fe5797-2182-46ab-b66a-fae7467269eb
00:36:22.392 --> 00:36:25.650
ሙሉ መሰየምና ማወቅ ለእነሱ የበለጠ
ምችት እንዲኖራቸው ያደርጋቸዋል ።
የማስታወሻ መተማመን: 0.933699011802673

24fab6d5-2b35-48d2-8ef6-114c68c9acd7
00:36:25.650 --> 00:36:29.270
እና እነሱን እንደ "መደበኛ"
እንዲመስሉ ያደርጋቸዋል ፣
የማስታወሻ መተማመን: 0.933699011802673

09fa3f2d-6069-49d6-8867-e148c37e1504
00:36:29.270 --> 00:36:32.890
ምክንያቱም ሁሉም ስሜቶች
በእኛ መደበኛ ውስጥ ደህና ናቸው።
የማስታወሻ መተማመን: 0.933699011802673

e3d42df5-ea88-4efb-abef-374f061df1e4
00:36:32.890 --> 00:36:36.510
በእውነቱ በዚህ እርግጠኛ
ባልሆነ ጊዜ እና
የማስታወሻ መተማመን: 0.933699011802673

8487e47b-2f67-4c52-bebf-303b3c0814ba
00:36:36.510 --> 00:36:40.130
በቤት ውስጥ ከተማሪችን ጋር
ለመገናኘት ጊዜ እየወሰድን
የማስታወሻ መተማመን: 0.933699011802673

af6ca328-852d-4480-8db7-5c0feb7e97fe
00:36:40.130 --> 00:36:44.474
መሆኑ በጣም አስፈላጊ ይመስለኛል ።
ይህ ብዙ የተለያዩ ነገሮችን ሊመስል ይችላል።
የማስታወሻ መተማመን: 0.933699011802673

bec115bf-9e5f-45a0-be12-f55c7ac7c7a7
00:36:44.474 --> 00:36:48.094
አንድ ላይ በእግር መጓዝ ፣
ሰፋው ላይ ተንሸራተው የተወሰነ
የማስታወሻ መተማመን: 0.916857302188873

b83c694e-c6e3-439b-bcef-2377e7ec3af1
00:36:48.094 --> 00:36:51.586
ጊዜ ማሳለፍ ወይም ከአንድ
መጽሐፍ ጋር መገናኘት ።
የማስታወሻ መተማመን: 0.916857302188873

660cdc5f-a38f-415d-879d-f50b89604f23
00:36:51.586 --> 00:36:55.370
አንድ ተወዳጅ የሙዚቃ ሺዲዮ
ወይም የዳንስ ጊዜ ማጋራት እንኳን።
የማስታወሻ መተማመን: 0.916857302188873

bf706371-6597-4ef2-a40d-6ca9f1d3fd38
00:36:55.370 --> 00:36:58.810
ትንሽ እና ትንሽ ነገር ሊሆን ይችላል ።
እሱ ማንኛውንም የገንዘብ ወጪ
የማስታወሻ መተማመን: 0.916857302188873

00efd2e6-d1c4-40f3-8032-262c5a56845f
00:36:58.810 --> 00:37:03.282
ማካተት የለበትም ፣ በእውነቱ በቀን
ከ 10 ደቂቃ እስከ
የማስታወሻ መተማመን: 0.916857302188873

071f3f87-c8de-45d2-8e1b-023c37d4d3b0
00:37:03.282 --> 00:37:06.034
15 ደቂቃ ብቻ ነው። አንድ በአንድ
በእውነቱ እነዚያን አዎንታዊ
የማስታወሻ መተማመን: 0.916857302188873

9a2d2127-d274-4605-844d-dc675712e2a8
00:37:06.034 --> 00:37:09.474
ግንኙነቶች ይጨምራል ከዚያም ያንን
አዎንታዊ ስሜቶች ይጨምራል።

የማስታወሻ መተማመን: 0.916857302188873

771d4780-dc73-4e65-8058-ae7c91f76a05

00:37:09.474 --> 00:37:13.946

ብዙ ተማሪዎቻችን ፣ በትምህርት ቤት

ውስጥ ደህንነታቸው የተጠበቀ ቦታዎች

የማስታወሻ መተማመን: 0.916857302188873

fef5ad5d-a98b-4f94-a5c4-532989c48947

00:37:13.946 --> 00:37:16.698

አሏቸው እናም የሚሄዱባቸው

ደህና ሰዎች አሏቸው።

የማስታወሻ መተማመን: 0.916857302188873

e9fc73bd-0f8e-40d3-988d-b2799a6db4c3

00:37:16.698 --> 00:37:20.826

where we can all go, not just

our learners, but even us,

የማስታወሻ መተማመን: 0.884501218795776

5916bfd6-a6eb-4408-84f0-a9e9e0b1f215

00:37:20.900 --> 00:37:24.644

በቤት ውስጥ ፣ የተማሪን ብቻ ሳይሆን

እኛንም ጭምር የምንሄድበት

የማስታወሻ መተማመን: 0.884501218795776

49718ad3-1520-495d-a652-9bf42459b7be

00:37:24.644 --> 00:37:26.204

ያንን አስተማማኝ ቦታ መፍጠር እና

የማስታወሻ መተማመን: 0.912954151630402

f299cd71-aeef-4f66-9fd4-9c18e8eae3cd

00:37:27.310 --> 00:37:30.870

መለዎት ከቻሉ መሄድ እና ለጥቂት ጊዜ

ዳግም ማስጀመር እና

የማስታወሻ መተማመን: 0.912954151630402

067771e8-0598-4785-a6cc-b9413460d0ec

00:37:30.870 --> 00:37:33.718

ማእከላችንን ማግኘት የምንችል

መሆኑን ማወቅ እንችላለን ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.912954151630402

35a83577-ab94-4730-a370-40eae173c89d

00:37:33.718 --> 00:37:37.990

ያ በእውነቱ ነው አስፈላጊ እና

ልክ የስራ ቦታን ለመለየት

የማስታወሻ መተማመን: 0.912954151630402

125d32fd-0a1e-4121-870f-a5f029935bf0

00:37:37.990 --> 00:37:42.618

ከዚህ በፊት እንዳልኩት በይነመረብ

ላይ ጥሩ ነገር መሆን የለበትም ::

የማስታወሻ መተማመን: 0.920966625213623

f36d232f-f132-434b-b2b3-95cb220f9058

00:37:42.618 --> 00:37:46.265

በእውነቱ እርስዎ ከአልጋ ወይም

ከሶፋው በስተጀርባ ምቹ የሆነ

የማስታወሻ መተማመን: 0.920966625213623

d8a68a2a-3de3-44d1-8728-fb6713a98b5b

00:37:46.265 --> 00:37:50.645

ጥግ አጠገብ የምታውቁት

ምቹ ማእዘን ሊሆን ይችላል::

የማስታወሻ መተማመን: 0.920966625213623

69914913-43c9-44db-b108-259d65e5ab01

00:37:50.645 --> 00:37:53.930

እና በመጨረሻም ዴብ ይህንን አጋርቷል ፣ ግን በእውነቱ ፣

በማተኮር እና በዕለቱ ውስጥ ያሉትን አ

የማስታወሻ መተማመን: 0.920966625213623

0e2da775-9a03-45e8-a560-04e2fef900dd

00:37:53.930 --> 00:37:58.675

ዎንታዊ ጎኖች እና ተማሪዎ በሚያደርጋቸው

አዎንታዊ ነገሮች ላይ በማግኘት ላይ ::

የማስታወሻ መተማመን: 0.920966625213623

a56d666d-fd27-48cf-bd13-dd03c467fa01

00:37:58.675 --> 00:38:01.230

ምክንያቱም በአዎንታዊ ነገሮች ላይ ስናተኮር ብዙዎቹን እናያለን ::

አዎንታዊ ግብረመልስ እና ማጠናከሪያ በእውነቱ እንደሚሰራ እናውቃለን ።
የማስታወሻ መተማመን: 0.933702886104584

0032832c-5820-4049-96bc-37ec04a85aaf
00:38:01.980 --> 00:38:06.049
ከእርስዎ ጋር ለማጋራት
የፈለግኩበት ቀጣይ ነገር
የማስታወሻ መተማመን: 0.933702886104584

3cf9a5fd-8b8e-4852-900c-64000818edff
00:38:06.049 --> 00:38:09.179
የደንቡ ዘኖች ሲሆን በአርሊንግተን
የህዝብ ትምህርት
የማስታወሻ መተማመን: 0.933702886104584

b1a01547-4c90-4df8-b8d8-48926f69e232
00:38:09.179 --> 00:38:12.935
ቤቶች ውስጥ በዚህ ውስጥ በእውነቱ
ባለሙያ የሆኑ ብዙ ሰዎች አሉ ።
የማስታወሻ መተማመን: 0.933702886104584

47c57769-4862-4db1-8802-c2ba1098f623
00:38:12.935 --> 00:38:17.004
የደንቡ ዘኖች በአብዛኛዎቹ
ት / ቤቶቻችን ውስጥ ያሉ
የማስታወሻ መተማመን: 0.933702886104584

312d8daa-535c-43c1-8792-2b04af66cd82
00:38:17.004 --> 00:38:19.508
ሲሆን ብዙ መምህራኖቻችን እና የሙያ
ቴራፒስቶች የሚጠቀሙበት መሳሪያ ነው ።
የማስታወሻ መተማመን: 0.933702886104584

8cbf66f2-e52b-4c06-b074-30c59881e4ef
00:38:19.508 --> 00:38:23.577
ስለዚህ ፣ የበለጠ ለማወቅ ከፈለጉ
ወደ የተማሪዎቻቸው ቡድን
የማስታወሻ መተማመን: 0.933702886104584

4f595a74-f3c5-413a-be94-5c384bcd3c2d

00:38:23.577 --> 00:38:27.646
ለመድረስ ነፃነት ይሰማዎት።
ግን ለማጋራት የፈለግኩት
የማስታወሻ መተማመን: 0.933702886104584

463fdcea-5f4d-4313-a620-8def47f7edd9
00:38:27.646 --> 00:38:31.089
አንድ ነገር ይህ ሀሳብ ልክ
እንደ ስሜቶች ሁሉ
የማስታወሻ መተማመን: 0.935010373592377

47c908e2-de00-4499-8a2b-eb4c3913f065
00:38:31.089 --> 00:38:35.650
ስሜቶች ከዞኖች ሀሳብ ጋር የተሳሰሩ ናቸው ።
የማስታወሻ መተማመን: 0.935010373592377

de404e81-9d9a-4259-b15b-ff47cb89470d
00:38:35.650 --> 00:38:38.895
እና ሁሉም ዞኖች ደህና ናቸው።
ቀኑን ሙሉ ወደ ዞኖች እንወጣለን እናወጣለን ።
የማስታወሻ መተማመን: 0.935010373592377

e6f986f0-fa34-41d1-8f26-2707d68a79da
00:38:38.895 --> 00:38:42.435
ልንነቃ እና በጣም ድካም ሊሰማን
ይችላል ። ትንሽ ልፋት ፣
የማስታወሻ መተማመን: 0.935010373592377

be6647b2-25e3-4684-b40d-853f693853ee
00:38:42.435 --> 00:38:45.975
ትንሽ ጸጥ እና ከዚያ በሰማያዊ ዞን
ውስጥ እንሆን ነበር ።
የማስታወሻ መተማመን: 0.935010373592377

10e339c1-70cb-438f-bfc3-e1d569e11d27
00:38:45.975 --> 00:38:49.515
ከዚያ በኋላ ግን የጠዋት ቡናዎን ከጠጡ
በኋላ ትንሽ ትንሽ ጥሩ ስሜት ሊሰማዎት ይችላል ።
የማስታወሻ መተማመን: 0.935010373592377

b8220981-3b25-42f0-a590-5b9c638eac32

00:38:49.515 --> 00:38:53.055

በመቀጠልም ወደ አረንጓዴ ዞን
ተላልፏል ይሆናል እና

የማስታወሻ መተማመን: 0.935010373592377

718a42a9-68d0-4d98-8991-8d3be13c113c

00:38:53.055 --> 00:38:56.300

ለመማር እና ብቁ ለመሆን
ለማቅረብ መዘጋጀት አለብህ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.916588842868805

2d57c92a-cbcb-44f1-9ed0-be9a42d50e08

00:38:56.940 --> 00:39:00.096

እና ምናልባት ለመጨረሻው ቀን ለትደርስ ትችላል።
ስራ ሊረፍድብህ ይችላል

የማስታወሻ መተማመን: 0.916588842868805

7ec67efe-f6aa-4ae0-9000-4ff46f6885ac

00:39:00.096 --> 00:39:03.252

እና ትንሽ መጨነቅ እና
ማሰብ ሊኖር ይችላል።

የማስታወሻ መተማመን: 0.916588842868805

a73e027d-748e-422b-a713-8489b7891bfc

00:39:03.252 --> 00:39:06.145

ከዛ ወደ ቢጫ ዞን ትዘዋወራለህ።
ሁላችንም እንደምናውቀው

የማስታወሻ መተማመን: 0.916588842868805

79eae80c-8080-4720-ad6e-1af34d71f6ec

00:39:06.145 --> 00:39:09.301

ቀይ ዞን ላይ ከገባህ፣
አንድ በጣም ትልቅ ነገር

የማስታወሻ መተማመን: 0.916588842868805

361e5d5a-9150-4723-b12e-c4e15ef19cde
00:39:09.301 --> 00:39:12.457
እንደረሰህ እና
እንዳጣህ ታውቃለህ። ግን

የማስታወሻ መተማመን: 0.916588842868805

5b4691d7-7058-461a-b78f-340c748d8bf2
00:39:12.457 --> 00:39:15.876
እኔ ለስወቅግ የምፈልገው ነገር፤
ልክ እንደ ወጣት ከእነዚህ ዞኖች

የማስታወሻ መተማመን: 0.916588842868805

e0d9a95c-9f4e-425d-bd6d-379167936dd9
00:39:15.876 --> 00:39:19.032
መግባት እና መውጣት እና
ተማሪዎችንም እንደዛ ማድረግ ነው።

የማስታወሻ መተማመን: 0.915238738059998

26934a04-4981-47f0-b1f1-0dde66e4dd8f
00:39:19.032 --> 00:39:23.230
እና ሁሉም ደህና ናቸው።
አንተ አንድ ማድረግ የምትችለው ነገር

የማስታወሻ መተማመን: 0.915238738059998

87912e7f-2fd7-4e71-820e-04a724430b23
00:39:23.230 --> 00:39:26.974
ተማሪዎችህ እነማን እንደሆኑ ማረጋገጥ
ምን ዞን ውስጥ እንዳሉ ማየት ከዛም

የማስታወሻ መተማመን: 0.915238738059998

f81354df-03e7-483d-a47e-7d873cbfaaf8
00:39:26.974 --> 00:39:31.006
በዞን ውስጥ ያሉ መሳሪያዎችን በመለየት እና
በዞን ውስጥ ባሉበት ጊዜ

የማስታወሻ መተማመን: 0.915238738059998

73702530-9051-4fb2-a4f9-1eb9a86e1d94
00:39:31.006 --> 00:39:34.174
እነዚህን መሳሪያዎች
ራስን ለማስተካከል መጠቀም እና ምናልባት

የማስታወሻ መተማመን: 0.915238738059998

96215873-97ae-4907-9542-c16535ec1afe
00:39:34.174 --> 00:39:37.918
ሌላ ዘን ውስጥ መግባት ናቸው ይህም
ለመስተካከል እና r

የማስታወሻ መተማመን: 0.915238738059998

6a28bc0f-a895-4b70-86cf-4dc06b577bf6
00:39:37.918 --> 00:39:40.510
የትምህርቱ አካል መሆን ሲሆን
ትምህርት ቤት ውስጥ ያሉት

የማስታወሻ መተማመን: 0.915238738059998

aefbb5b5-37d8-4bd4-aaa6-fb79f9a56eca
00:39:40.510 --> 00:39:42.238
ሁሉም አሰራሮች የትምህርት ቡድን ተኮር ናቸው

የማስታወሻ መተማመን: 0.937000632286072

4e0193d2-c1e9-4316-babe-ad1cac1062b1
00:39:42.238 --> 00:39:46.944
እና የሚጠቅሙ ናቸው::በመጨረሻም
ሌሎች ጥቂት ሀሳቦች ላይ መነጋገር እፈልጋለሁ

የማስታወሻ መተማመን: 0.937000632286072

92e4232c-c9cb-4b40-b2fa-b74e04e11de5
00:39:46.944 --> 00:39:51.382
በእነዚህ ነገሮች በሙሉ ላይ
ልምድ ያለኝ አይደለሁም::

የማስታወሻ መተማመን: 0.937000632286072

701f99e8-404d-4489-a203-b4ee43d197d0
00:39:51.382 --> 00:39:54.869
ግን እነዚህ ነገሮች ከሌሎች
አስተማሪዎች እና ባለሙያዎች የተማኪሮቻቸው ሲሆኑ

የማስታወሻ መተማመን: 0.937000632286072

d37789f9-e933-4814-8e1a-6c470980b646
00:39:54.869 --> 00:39:58.356
ስሰራቦት የነበረ ትምህርት ቤት ውስጥ ያገኘሁት ነው።
ጥቂት ሀሳቦች ናቸው።

የማስታወሻ መተማመን: 0.937000632286072

afef8599-d65b-4e27-80b8-430fc7154b47
00:39:58.356 --> 00:40:01.526
ታውቃለህ እንደነዚህ አይነት ሀሳቦች
ግዜ በመውሰድ አስተዋይ እንዲሆኑ ይረዳል።

የማስታወሻ መተማመን: 0.937000632286072

59baa213-2c2f-4de6-b85e-c16bf6003eeb
00:40:01.526 --> 00:40:04.696
ጣልቃ ገብነትን ማካተት ጥሩ ነው።
ለዚህም በጣም ብዙ አፕሊኬሽኖች አሉ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.937000632286072

c552d4cb-1c52-4d34-a117-2bbd7def340c
00:40:04.696 --> 00:40:08.817
ብዙ የሚጠቅሙ ነገሮች አሉ
እና እነዚህንም ማግኘት የምትችለው

የማስታወሻ መተማመን: 0.937000632286072

9412976a-ce5e-4b06-84f5-2d97b20dc7bc
00:40:08.817 --> 00:40:11.987
ኢንተርኔት ላይ ሲሆን እነዚህንም
ከዋቅን ህይወት ጋር ማጣመር ይቻላል።

የማስታወሻ መተማመን: 0.937000632286072

cce7bec8-fe24-4903-a2c5-551e1914f5c3

00:40:11.987 --> 00:40:14.206

እና ከዚህ በፊት እንደተናገርኩት

የማስታወሻ መተማመን: 0.933633685112

4e0a9a77-d6aa-4155-9b1f-6a24e9665ad5

00:40:14.206 --> 00:40:18.750

አሁንም በድጋሜ እላለሁ። እንቅስቃሴ ማድረግ!

ሰውነትን ለማንቀሳቀስ ግዜ ማዘጋጀት፣

የማስታወሻ መተማመን: 0.933633685112

29ba1534-fb01-4864-9201-ee9466898d03

00:40:18.750 --> 00:40:22.950

ውጪ መውጣት፣ ፀሀይ መሞቅ የመሰለሉት

መልካም ተፅእኖ አላቸው

የማስታወሻ መተማመን: 0.933633685112

bb1d9037-fff8-4f82-8289-3a2e5b55726c

00:40:22.950 --> 00:40:26.800

ይህም በተማሪዎቻችን ማህበራዊ የስሜት

ፍላጎቶች ላይ ነው። ከዛም ጥቂት

የማስታወሻ መተማመን: 0.933633685112

760318d7-2e68-44e5-b931-13580e5e8b22

00:40:26.800 --> 00:40:29.250

ሀሳቦችን መጨመር ነው። ይህም

መዘገብ፣ ስእል መስራት፣ አርት

የማስታወሻ መተማመን: 0.933633685112

01893c37-6d8a-4f7c-b4a2-2cc6fbd3f4df

00:40:29.250 --> 00:40:32.400

እና ሙዚቃ ሲሆኑ፣ ሁሉም

መልካም ተፅእኖ እና

የማስታወሻ መተማመን: 0.933633685112

7f52f3e8-361b-4427-b797-294fe03602a5
00:40:32.400 --> 00:40:36.250
ስሜት አላቸው። በድጋሜ ይህ ነገር

የማስታወሻ መተማመን: 0.933633685112

0da2b63d-5131-4557-a68e-7bda94554818
00:40:36.250 --> 00:40:40.100
በጣም ከባድ ነው ግን
በዚህ ግዜ በምን መልኩto

የማስታወሻ መተማመን: 0.933633685112

73a13a12-b0c2-4c4d-9ef5-02d00ed460bb
00:40:40.100 --> 00:40:41.150
ማህበራዊ ግንኙነቶችን እንፈጥራለን?

የማስታወሻ መተማመን: 0.94172877073288

ed2ce2d9-6613-4ed8-89c2-d17b3afdd5a9
00:40:41.850 --> 00:40:44.778
እና አንድ ነገር አለ
ይህም ከቤተሰቦችህ ጋር

የማስታወሻ መተማመን: 0.94172877073288

c9df4d12-7d61-419d-9732-46333f557669
00:40:44.778 --> 00:40:47.462
አብረህ በመሆን የምታስበው እና
በዚህ ኮሮና ሁሉንም በዘጋበት ወቅት

የማስታወሻ መተማመን: 0.907557964324951

cabcf893-d0d0-4675-bdc9-139e7c46bb3b
00:40:47.462 --> 00:40:51.926
ምችት የሚሰጥህን ነገር ማሰብ ነው።
ከዚህ በመቀጠልም

የማስታወሻ መተማመን: 0.907557964324951

42f7965c-6516-4548-8b13-e46ccce749a8
00:40:51.926 --> 00:40:53.786
ወደ ኬሊ አዘዋውራለሁ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.92927074432373

aad59a04-dece-4715-bfd2-9098352d641c
00:40:54.400 --> 00:40:58.437
አመሰግናለሁ ኤሪን ጥሩ ሀሳብ ነው
እና ሙሉ በሙሉ

የማስታወሻ መተማመን: 0.92927074432373

904a0f2d-b826-4fe0-8829-5f2abe62685f
00:40:58.437 --> 00:41:02.474
ኤሪን ከተናገረው ጋር እስማማለሁ
ይህም ስለማህበራዊ ግንኙነት በሰጠው ሀሳብ ነው።

የማስታወሻ መተማመን: 0.92927074432373

5b2061b9-498e-4562-a1a8-2662b4151307
00:41:02.474 --> 00:41:06.511
ሁላችንም
ስለማህበራዊ ርቀት ጥንቃቄ

የማስታወሻ መተማመን: 0.92927074432373

c2d232d4-49ab-4dad-9436-7df1de896dd5
00:41:06.511 --> 00:41:10.181
ልናደርግ ይገባል ግን
ልጆቻችንን ከጓደኞቻቸው እና

የማስታወሻ መተማመን: 0.92927074432373

c72bac91-0070-4d9d-a0cb-88ea3f9409ef
00:41:10.181 --> 00:41:14.218
ከቤተሰቦቻቸው ጋር እንዲገናኙ ማድረግ
ይህም ፊት ለፊት ማገናኘት ወይም

የማስታወሻ መተማመን: 0.92927074432373

54784e94-8d33-44f0-8b9d-8c756223e62c
00:41:14.218 --> 00:41:18.255
በኦንላይን በኮምፒውተር
ጨዋታዎችን እንዲጨውቱ ማድረግ

የማስታወሻ መተማመን: 0.92927074432373

54faa4e3-dff0-4f21-b62c-7bc6cb552da8
00:41:18.255 --> 00:41:22.659
በጣም ጠቃሚ ነገር ነው እና
በአንዳንድ ቦታዎች ልክ

የማስታወሻ መተማመን: 0.92927074432373

ae404c3d-0827-4da6-a14b-2ec76787f533
00:41:22.659 --> 00:41:25.595
ማህበራዊ የስሜት ፍላጎቶች ላይ ይረዳቸዋል።
በተጨማሪም ማስታወስ
የማስታወሻ መተማመን: 0.943417310714722

f72d9adf-b822-4b9f-9c4c-ec631ce7726c
00:41:25.630 --> 00:41:30.173
የምረጃው እያንዳንዳችን
በትምህርት ቤታችን ስራ ወይም

የማስታወሻ መተማመን: 0.943417310714722

3da0b664-abc1-438d-829a-63ba18dec263
00:41:30.173 --> 00:41:33.064
የራሳችን ፕሮግራሞች በሙሉ
ትምህርት ቤት ውስጥ በማማከር፣

የማስታወሻ መተማመን: 0.943417310714722

393808cc-47ed-4725-a94b-1875de06b16f
00:41:33.064 --> 00:41:35.955
በትምህርት ቤት ሳይኮሎጂስትነት እና
በማህበራዊ ስራዎች የተያዘ ነው።

የማስታወሻ መተማመን: 0.943417310714722

9516f1e0-1652-4787-bc1f-660d9999fd13
00:41:35.955 --> 00:41:40.911
ስለተማሪው የሚያሳስብዎ ከሆነ ወይም
አንዳንድ ነገሮችን ለመምራት ከፈለጉ ይህም

የማስታወሻ መተማመን: 0.943417310714722

3d8ff278-afa6-4e19-9cba-84ab4a090c73
00:41:40.911 --> 00:41:45.454
የስሜት እና የማህበራዊ ግንኙነት ላይ መስራት ከሆነ
እነሱን ማግኘት ያስፈልጋል። እነዚህ በሙሉ

የማስታወሻ መተማመን: 0.943417310714722

2676aa78-2230-4ef8-95f0-19a14af10ed9
00:41:45.454 --> 00:41:49.997
ሙያዎች በሙሉ
የቢሮ ሰዓት አላቸው እና

የማስታወሻ መተማመን: 0.943417310714722

b48b457c-a944-4576-9e94-50cc4bb2b9db
00:41:49.997 --> 00:41:53.714
ከተማሪዎች ጋር፣
ከአስተማሪዎች ጋር እና በቡድን በመሆን ይሰራሉ ይህም

የማስታወሻ መተማመን: 0.943417310714722

12dc6237-2807-4f8c-9422-610999ecf4cb
00:41:53.714 --> 00:41:55.366
ከተማሪዎች የስሜት ፍላጎት ጋር በተያያዘ ነው።

የማስታወሻ መተማመን: 0.921010315418243

7159eeb0-67b3-453d-be04-25e4622f75d5
00:41:55.366 --> 00:42:01.134
አንድ ደቂቃ መውሰድ
እፈልጋለሁ ምክንያቱም

የማስታወሻ መተማመን: 0.921010315418243

c0cb0cfc-30cf-43e1-900e-30e4138fab7e
00:42:01.134 --> 00:42:05.908
ስለዚህ ነገር እንደሰማችሁ እርግጠኛ ነኝ ይህም
“የማህበራዊ ስሜት ትምህርት” ውይይት SEL ስለሚባለው ነገር ነው

የማስታወሻ መተማመን: 0.921010315418243

0d102c1a-bea6-4a4d-8661-10b534ffa591
00:42:05.908 --> 00:42:11.550
ይህ ምን ይመስላል?
SEL ከልጆቻችን

የማስታወሻ መተማመን: 0.921010315418243

da12b034-8ebb-4c27-9281-7eae7816ddb5
00:42:11.550 --> 00:42:15.456
ስርአተ-ትምህርት ጋር አንድ ላይ ይቀናጃል
እና ምን ማለት ነው::

የማስታወሻ መተማመን: 0.921010315418243

3ae26d3a-42ee-4e12-9827-66ea2916ff99
00:42:15.456 --> 00:42:19.362
SEL በዋናነት
ሂደት ሲሆን ልጆች

የማስታወሻ መተማመን: 0.921010315418243

bd1ee627-1675-426b-a93f-2005886c996e
00:42:19.362 --> 00:42:23.702
(እና ወጣቶች) ስሜቶቻቸውን
የሚረዱበት እና የሚያስተዳድሩበት ሲሆን

የማስታወሻ መተማመን: 0.921010315418243

35f165d7-fec9-4286-a814-3a47f542be0c
00:42:23.702 --> 00:42:26.740
መልካም የሆነ ግብ አስቀምጠው ያሳኩታል፣
ለሌሎች ጥሩ ስሜት አላቸው

የማስታወሻ መተማመን: 0.929650247097015

0c73af66-07c1-4beb-acb3-ca06303cf8dc

00:42:26.790 --> 00:42:29.639

እና ይህንንም ያሳዩታል እና

ከዛም ግንኙነትን ይፈጥራሉ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.929650247097015

3692bcec-8bd7-4976-8ea0-f7931f8760f5

00:42:29.639 --> 00:42:34.523

ስለዚህ ይህ ሰፊ

ርእስ ነው ግን

የማስታወሻ መተማመን: 0.929650247097015

6db58ac4-8741-4940-8358-e3a417ba2dcd

00:42:34.523 --> 00:42:39.814

የሳይኮሎጂስት ቡድኖቻችን

ድንቅ የሆነ አቀራረብ

የማስታወሻ መተማመን: 0.929650247097015

f79c76bb-6de4-40e7-9417-aeb884a07df5

00:42:39.814 --> 00:42:43.477

እንዳዘጋጁ ልንግራችሁ እፈልጋለሁ ይህም በSEL ዙሪያ ሲሆን

በወላጆች አካዳሚ

የማስታወሻ መተማመን: 0.929650247097015

5b19568a-da7a-44ae-ae18-aa05b9f3cb3b

00:42:43.477 --> 00:42:47.954

በኩልም ይቀርባል እና

የሚቀርበው ነገርም

የማስታወሻ መተማመን: 0.929650247097015

50ff9957-88d2-4b3b-b2d3-47f8a470a860

00:42:47.954 --> 00:42:53.245

በቅርቡ ለሁላችሁም

ይዘጋጃል። እና ሁላችሁም

የማስታወሻ መተማመን: 0.929650247097015

ed98261b-1eec-41d9-9702-377c0a4ace51

00:42:53.245 --> 00:42:57.722

እንድታዩት አበረታታችኋለሁ።

SEL ምን እንደሆነ፣

የማስታወሻ መተማመን: 0.94769024848938

321b5f3a-4807-4c38-ba6d-726259ceeab5

00:42:57.722 --> 00:43:01.234

በትምህርት ቤት ውስጥ እና

በክፍል ውስጥ እንዴት እንደሚተገበር እና

የማስታወሻ መተማመን: 0.94769024848938

946ffeed-83d0-4b2f-a98b-7cfb7efed863

00:43:01.234 --> 00:43:05.392

ከሁሉም በላይ ለሁላችሁም፣

እንደ ወላጅ እና ተንከባካቢ

የማስታወሻ መተማመን: 0.94769024848938

e2ca87f8-e475-49b2-902f-e14c753d7938

00:43:05.392 --> 00:43:09.550

ቤት ውስጥ እንዴት እንደምትሰሩት ያሳያል ይህም

መልካም የሆነ ማህበራዊ

የማስታወሻ መተማመን: 0.914941549301147

3ad7aa87-60c8-46d8-bb85-ece20a18da55

00:43:09.550 --> 00:43:15.094

የስሜት እድገት እንዲኖራቸው ነው።

ስለዚህ ቀጣዩ ትልቁ ሀሳብን ደግሞ

የማስታወሻ መተማመን: 0.914941549301147

0a202d8a-6004-44a7-9089-987c9d8b049a

00:43:15.094 --> 00:43:20.000

ለጥቂት ደቂቃ እንነጋገራለን

bit

ስላይድ 27

ይህም እንዴት እንደምንተገብረው ሲሆን

የማስታወሻ መተማመን: 0.914941549301147

d7b6e347-f204-435c-8577-8a39f9712540

00:43:20.000 --> 00:43:25.798

ወደ ኤሪን አስተላልፏል።

እንደምናውቀው

የማስታወሻ መተማመን: 0.914941549301147

37e99fbf-0049-4763-85fb-95b1aa405eec

00:43:25.798 --> 00:43:30.704

የስራ አፈፃፀም ለእኛ

ትልቅ ጉዳይ ነው ደግሞም ለእኛ ብቻ ሳይሆን

የማስታወሻ መተማመን: 0.914941549301147

c9f714bf-71b3-4353-8000-3e0da7d3fbaf

00:43:30.704 --> 00:43:35.610

ለተማሪዎቻችንም ጭምር ነው። ስለዚህ ኤሪን

በዚህ ጉዳይ ላይ

የማስታወሻ መተማመን: 0.914941549301147

35fe13c9-6081-4271-bf60-d662147e457e

00:43:35.610 --> 00:43:37.394

ስለስራው አፈፃፀም ይነግረናል።

የማስታወሻ መተማመን: 0.940212905406952

a5e7a4d7-273e-4282-a58e-747ff00f48ab

00:43:39.450 --> 00:43:44.294

ሀይ በድጋሜ በጣም አመሰግናለሁ።

አንዳንድ ጉዳዮችን ለማብራራት እፈልጋለሁ

የማስታወሻ መተማመን: 0.940212905406952

d4143319-6189-4958-892c-ae0374854409

00:43:44.294 --> 00:43:48.446

የምጅምርባቸው ሀሳቦች [ስሜትን መቆጣጠር፣ ስለድርጅት እና ስለማቀድ እና ቅድሚያ ስለመስጠት ናቸው] እና እነዚህም

የማስታወሻ መተማመን: 0.940212905406952

38eda7a5-3922-4bfe-9f26-4d48fca7370f

00:43:48.446 --> 00:43:52.944

በሚቀጥሉት ስለይዶች አሉ ግን

ከዛ በፊት ግዜ ወስጂ

የማስታወሻ መተማመን: 0.940212905406952

958393f1-8cce-42ea-90c5-e4e0fa5c3d3d

00:43:52.944 --> 00:43:54.328

እና ትኩረት ሰጥቼ

የማስታወሻ መተማመን: 0.901468396186829

0144a8a2-954a-4480-8e5d-41b8b510a6c4

00:43:54.328 --> 00:43:56.440

ስለስራው አፈፃፀም መናገር እፈልጋለሁ

የማስታወሻ መተማመን: 0.933895528316498

eb47acd5-6218-4d25-a379-a0a71fa552e1

00:43:57.090 --> 00:44:01.530

እና በጣም ላስምርበት የምፈልገው ጉዳይ

ትእዛዞችን ለመፈጸም

የማስታወሻ መተማመን: 0.933895528316498

5a9e7153-263a-47cc-a11d-5ae221d9de3b

00:44:01.530 --> 00:44:04.120

ስለሚያስፈልጉን ችሎታዎች እና

ስለማህበራዊ ስሜት ትምህርት ነው።

የማስታወሻ መተማመን: 0.933895528316498

522a1928-cd77-4a9f-9708-61dbcf0328cf

00:44:04.120 --> 00:44:08.930

ስለዚህ አንድ የሚታይ ነገር ልሰጣችሁ እፈልጋለሁ
ይህም

የማስታወሻ መተማመን: 0.933895528316498

52695130-41a4-4ba9-96ee-b6759f922b15

00:44:08.930 --> 00:44:13.000

ስለሚይዘቸው አንዳንድ ነገሮች
እንድትመለከቱ እና

የማስታወሻ መተማመን: 0.933895528316498

37ac7ae5-33b2-42cd-81b8-54a691aa7e02

00:44:13.000 --> 00:44:16.330

ስለስራው አፈፃፀም ግንዛቤ እንዲኖራችሁ ነው። [ስሜትን መቆጣጠር፣ ግትር ያልሆነ አስተሳሰብ፣ እያስታወሱ መስራት፣ ራስን
ማስተዳደር፣ እቅድ ማውጣት እና ቅድሚያ መስጠት፣ የስራ ተነሳሽነት መኖር፣ አደረጃጀት እና መልስን መቆጣጠር ናቸው]።
ዛሬToday,
የምንነጋገርበት ጉዳት

የማስታወሻ መተማመን: 0.933895528316498

7e625c08-a5d0-4876-ad27-549e3bb492e3

00:44:16.330 --> 00:44:19.660

ሶስት ጉዳዮች ላይ ነው
ይህም እቅድ ስለማውጣት እና

የማስታወሻ መተማመን: 0.933895528316498

5c7347fe-f3e0-492d-b21f-0d1be00ffda4

00:44:19.660 --> 00:44:22.620

ለስራዎች ቅድሚያ ስለመስጠት፣
ስለአደረጃጀት ነው ከዛም

የማስታወሻ መተማመን: 0.933895528316498

58f9ecf8-f484-4320-99af-a453a7601982

00:44:22.620 --> 00:44:25.950

ስሜትን መቆጣጠር እና
ማህበራዊ የስሜት

የማስታወሻ መተማመን: 0.933895528316498

e78a77fa-a36b-4c81-a2bf-90a2e052846e

00:44:25.950 --> 00:44:27.060

ቸሎታዎቹ ላይ በአፅንዖት እንነጋራለን።

ስላይድ 28

የማስታወሻ መተማመን: 0.909790515899658

e87d2f2b-2a1d-4410-ba72-9d40d617bd2a

00:44:27.620 --> 00:44:33.440

ስለዚህ በመጀመሪያ ላወራበት

የምፈልገው ጉዳው ስለእቅድ ማውጣት እና

የማስታወሻ መተማመን: 0.909790515899658

a8997b30-84d2-4ba9-ac5e-1fd3e81589dd

00:44:33.440 --> 00:44:39.260

አደረጃጀት ነው።

ይህ ሀሳብ የወረቀት እቅድ

የማስታወሻ መተማመን: 0.93090546131134

4050bd00-bba4-4a7f-9ba6-f3d1c2a47d72

00:44:39.260 --> 00:44:43.594

የምንለው አይነት ሲሆን

ቤት ውስጥ ራሳችን እንደምናደራጅ የሚያወራ ነው።

የማስታወሻ መተማመን: 0.93090546131134

8a27e5cb-1f2d-4dc0-a0dc-594583f2654e

00:44:43.594 --> 00:44:47.650

በቅድሙ ሁሉም ሰው

እንዲያስብ የምፈልገው ነገር

የማስታወሻ መተማመን: 0.93090546131134

bc83ce1f-6ea0-4a6c-8309-5fbf633ed40c

00:44:47.650 --> 00:44:50.354

እቅድ ማውጣት እና ማደራጀት
የአንድ ግለሰብ/የአንድ ተማሪ ጉዳይ ነው።

የማስታወሻ መተማመን: 0.93090546131134

7cf70286-d9f7-4dfd-9e47-c59a605e1cda
00:44:50.354 --> 00:44:54.072
በጣም አስፈላጊ ነገር እንደሆነ አስባለሁ
ይህም ከተማሪዎቻችን እና

የማስታወሻ መተማመን: 0.93090546131134

be939183-b545-4d38-a2c8-ee404fa688c1
00:44:54.072 --> 00:44:57.790
ትምህርት ቤታችን ውስጥ ካሉ ቡድኖች እና
ከቤተሰቦቻችን ጋር መስራት ነው

የማስታወሻ መተማመን: 0.93090546131134

8ae4f43b-9d03-44b7-918a-3fca40ed93c0
00:44:57.790 --> 00:45:00.832
ይህም የእቅድ ማውጣትን እና
የአደረጃጀት ድክመቶችን ለመፍታት ነው።

የማስታወሻ መተማመን: 0.93090546131134

9fe060f4-bf50-4394-8b75-d6b131bcc5ff
00:45:00.832 --> 00:45:04.888
ግን ይህ እንዳለ ሆኖ አንዳንድ
የምወዳቸው ሀሳቦች አሉ።
የማስታወሻ መተማመን: 0.93090546131134

ca0ea3b9-7319-497f-b0d0-8db9c37a4abd
00:45:04.888 --> 00:45:09.282
የሚከተሉት
በራሴ ተማሪዎች ላይ

የማስታወሻ መተማመን: 0.93090546131134

53a48476-6357-43fa-a843-6e4c60231bf4
00:45:09.282 --> 00:45:10.972

እና ቤት ውስጥ የተገበርኳቸው ጥቂት ነገሮች ናቸው።

የማስታወሻ መተማመን: 0.872625112533569

00ae7385-5722-4f14-a3f6-5a4396bf2a75

00:45:11.210 --> 00:45:14.411

ስለዚህ በቅድሚያ

በእነርሱ መሀል እንዲንሸራሸር እናደርጋለን።

የማስታወሻ መተማመን: 0.918694615364075

bc3a8b80-1668-4319-b858-46e50556100c

00:45:14.990 --> 00:45:19.436

ከላይ በስተግራ በኩል

የአንድ ዘገባ ምሳሌ ትመለከታላችሁ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.918694615364075

091e87ec-b7cc-4e0c-9700-ef1f6bfbef14

00:45:19.436 --> 00:45:23.540

ይህ ማንኛውም አይነት የወረቀት

ላይ ዘገባ ሊሆን ይችላል።

የማስታወሻ መተማመን: 0.918694615364075

78998a7b-d8de-406a-b69d-21834832bc60

00:45:23.540 --> 00:45:27.986

መስመሮች ሊኖሩት ይችላል።

ከተለያዩ አቅጣጫ ወረቀቱ ላይ

የማስታወሻ መተማመን: 0.918694615364075

9fb3027b-a30e-4417-b266-5717ea536646

00:45:27.986 --> 00:45:32.774

ነጥቦች ሊኖሩ ይችላሉ።

ባዶ ወረቀትም ሊሆን ይችላል።

የማስታወሻ መተማመን: 0.918694615364075

af6d5951-24a0-4d8c-82af-bd7d4c1f5ded

00:45:32.774 --> 00:45:36.878

የዘገባው ጥሩ ጎን
ወረቀቱ ላይ ባለው
የማስታወሻ መተማመን: 0.918694615364075

3e9f6633-6d0e-4356-a107-17fc471a5939
00:45:36.878 --> 00:45:42.008
ባዶ ቦታ ላይ
የየቀን እቅዶችን መፃፍ ይቻላል፤

የማስታወሻ መተማመን: 0.918694615364075

e5b190d1-2096-417e-9772-8358937fe9a7
00:45:42.008 --> 00:45:45.428
አሳይመንት መመዝገብ ይችላል፤ የግዜ ሰሌዳ ማዘጋጀት ይቻላል፤
ነገሮችን መዘርዘር እና ኖት ማውጣት ይቻላል።

የማስታወሻ መተማመን: 0.909800410270691

2f94d5ac-4453-4670-a889-3df37df05271
00:45:45.460 --> 00:45:47.350
ስለማንኛውም ነገር ሊሆን ይችላል።

የማስታወሻ መተማመን: 0.936380624771118

10d4f656-0fe4-422f-bd7e-85f5170f1c21
00:45:47.350 --> 00:45:51.154
ይህንን ነገር
የአካል ጉዳት ላለባቸው ሰዎች መጠቀም፤

የማስታወሻ መተማመን: 0.936380624771118

8ec7fd10-afef-4020-8a39-ff2a4188db20
00:45:51.154 --> 00:45:54.740
በጣም ስኬታማ እንደሆነ
እናውቃለን ምክንያቱም

የማስታወሻ መተማመን: 0.936380624771118

f4eaafd9-d6d6-4bac-b689-f5591586d0d2
00:45:54.740 --> 00:45:58.326
እሱ ላይ መሙላት ያለባቸው

ምንም ነገር ስለሌለ ነው።

የማስታወሻ መተማመን: 0.936380624771118

6ff0d474-8da2-4029-940a-1ebbc39d3ae2

00:45:58.326 --> 00:46:03.216

የምትፈልጉትን ነገር ማዘጋጀት ትችላላችሁ።

እኔም ለራሴ የምፈልገውን

የማስታወሻ መተማመን: 0.936380624771118

13e5636d-fcb1-41d6-bfd1-78eb4a5a61fd

00:46:03.216 --> 00:46:06.802

ነገር የማስቀምጥበት መሰሪያ ነው፤

ለብዙ አመታት የራሴን ጉዳት

የማስታወሻ መተማመን: 0.936380624771118

0c136f21-c5f6-4ee3-8cb2-4cf82689d744

00:46:06.802 --> 00:46:08.106

እና ስራ ያስቀመጥኩበት ነው።

የማስታወሻ መተማመን: 0.922951757907867

f800b7a7-3fb5-4c31-a5b6-2cfd26230cf8

00:46:08.700 --> 00:46:12.592

በጣም የምወደው መሰሪያ ነው።

ፎቶው ላይ እንደምትመለከቱት

የማስታወሻ መተማመን: 0.922951757907867

46130f55-7f6e-46b0-aa5d-242e816947ce

00:46:12.592 --> 00:46:15.650

ከማስታወሻ ስር

አንድ ላይ አድርጎ መጠቀምን

የማስታወሻ መተማመን: 0.922951757907867

2f6950f0-f050-4fc7-823f-70d591718479

00:46:15.650 --> 00:46:19.820

ጥቂት ግዜ ወስጄ

የማወራረው ጉዳይ ነው።

የማስታወሻ መተማመን: 0.922951757907867

59928873-c351-4954-8886-641a7aeac2ee

00:46:19.820 --> 00:46:23.434

ከማስታወሻ ስው የሚፃፉ ነገሮችን እወዳለሁ።

ምክንያቱም በእነሱ ምንም ነገር እንደምናደርግ

የማስታወሻ መተማመን: 0.905584812164307

4b6607e7-60ec-4b39-9be3-ce09b7f3d0e0

00:46:23.434 --> 00:46:28.535

አስባለሁ። ግን

ከማስታወሻ ስር የሚፃፉ ነገሮች

የማስታወሻ መተማመን: 0.905584812164307

0f5785e6-1c74-43fd-87be-905d215cbc52

00:46:28.535 --> 00:46:32.440

በዘገባ ላይም ልንጠቀማቸው እንችላለን ስለዚህ

ይህ አንድ የምናየው ሀሳብ ነው፣

የማስታወሻ መተማመን: 0.905584812164307

c7bbc77f-86bb-4402-ab28-a739348ec84c

00:46:32.440 --> 00:46:36.700

በተለይ ደግሞ ተማሪዎ

በጣም የተደራጀ የወረቀት

የማስታወሻ መተማመን: 0.905584812164307

3c5aab53-3190-416d-a503-7ac89d282dcd

00:46:36.700 --> 00:46:40.605

እቅድ ማውጫ የሚጠይቅ ከሆነ ነው።

ይህ የምንሞክረው ነገር ሊሆን ይችላል።

የማስታወሻ መተማመን: 0.923382759094238

2e5ccbfc-2f3f-4bff-a24f-acdc1c8f5933

00:46:40.605 --> 00:46:45.055

ስለዚህ ጉዳይ በምንነጋገርበት

ወቅት ሰዎችን

የማስታወሻ መተማመን: 0.923382759094238

80af5838-e8f2-4af6-9124-8c7a7bc4f364

00:46:45.055 --> 00:46:48.715

ቤት ውስጥ መጠቀም እንደሚችሉ

ማበረታታት እፈልጋለሁ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.923382759094238

19e3f4a9-ec77-4d06-abf0-6962facab02f

00:46:48.715 --> 00:46:51.765

አዳዲስ መሰሪያዎችን የማዘዝ ጉዳይ አይደለም።

ትልቅ የቀን መቁጠሪያ

የማስታወሻ መተማመን: 0.923382759094238

a4d0ed3d-501b-4757-9026-7b6fb13af5bf

00:46:51.765 --> 00:46:54.815

ከሱቅ ወይም ከሸክላ መሸጫ

የማዘዝ ጉዳይ አይደለም

የማስታወሻ መተማመን: 0.923382759094238

b247f159-7c89-4162-97cb-18c246aeacf4

00:46:54.815 --> 00:46:58.475

ቤት ውስጥ ካለ እቃ

እና የተለያዩ መሰሪያዎች

የማስታወሻ መተማመን: 0.923382759094238

75e3b9da-5760-4b25-bd1b-bf91bc8f0c2e

00:46:58.475 --> 00:47:01.830

የሚዘጋጅ ሲሆን

ቤት ውስጥ ከሚገኝ እቃ የምንጠቀመው ነው።

የማስታወሻ መተማመን: 0.923382759094238

ff335e14-043b-4fa8-856f-8e4838618860
00:47:01.830 --> 00:47:06.405
ስለዚህ ከዚህ በሙከራ
እንዲህ አይነት ሀሳቦችን እንዳገኛችሁ አስባለሁ

የማስታወሻ መተማመን: 0.923382759094238

be1e96a6-9dc4-4e4b-9d94-5a48f57da1af
00:47:06.405 --> 00:47:10.065
ለማድረግ ያቀድነው/ እያደረግን ያለነው/ ያደረግናቸውን' በሙዘርዘት
በማስታወሻ ሰሌዳችን ላይ እናስቀምጥለን።

የማስታወሻ መተማመን: 0.923382759094238

d8fb7f3c-134e-4050-8910-f43b31a8f899
00:47:10.065 --> 00:47:11.895
ከሴት ልጄ ጋር

የማስታወሻ መተማመን: 0.920382499694824

ሰa0236271-57f0-48f4-9799-aecbac6c170c
00:47:11.895 --> 00:47:15.447
በሰንጠረዥ ላይ ሳደረግ የነበረው ነው
ግን ስራዎችን በማስታወሻ

የማስታወሻ መተማመን: 0.920382499694824

cafd8367-b185-43ca-a97e-6b91074a58d8
00:47:15.447 --> 00:47:19.178
ላይ ማስቀመጥ እና
የየቀን ስራዎችን

የማስታወሻ መተማመን: 0.920382499694824

d1d15a7e-991b-4e51-8a4d-20bd82441041
00:47:19.178 --> 00:47:22.909
በዚህ መልኩ ማስቀመጥ
በቤት ውስጥ ያለን ስራ ያቀላል።

የማስታወሻ መተማመን: 0.920382499694824

13f313e6-93bd-453b-a113-a825ed8d3e43
00:47:22.909 --> 00:47:27.788
ግድግዳ ላይ ሊሰራ ይችላል።
በር ላይም መደረግ ይችላል።

የማስታወሻ መተማመን: 0.920382499694824

a76bf6e3-acac-4687-a0d8-117aba5804d4
00:47:27.788 --> 00:47:31.806
በግድግዳ እና በበር መሀል
ላይም መሰራት ይችላል።

የማስታወሻ መተማመን: 0.920382499694824

1a8c8200-f55d-4327-a85d-3e22b9b02a6c
00:47:31.806 --> 00:47:35.537
የምትፈልጉትን ቦታ ከወሰናችሁ በኋላ
ከተማሪያችሁ ጋር በየቀኑ ማስተካከል ነው።

የማስታወሻ መተማመን: 0.910599887371063

02284957-164c-4b50-8b82-76f1a2c8d4ef
00:47:35.537 --> 00:47:40.613
ሌላኛው ነገር ደግሞ
ወረቀት በማይኖርበት ሰአት

የማስታወሻ መተማመን: 0.910599887371063

e8fa6175-4041-4ee3-a7b4-fdaf6d7ed3d0
00:47:40.613 --> 00:47:45.209
ሌሎች የተሻሉ ነገሮችን መጠቀም ይቻላል።
ይህም ቤት ውስጥ ያሉ

የማስታወሻ መተማመን: 0.910599887371063

4ce44cba-1665-4d0a-a12e-768983b6aa92
00:47:45.209 --> 00:47:50.188
ነገሮችን ሊሆን ይችላል ወይም ላይሆን ይችላል
ግን ሁሉም ተማሪዎቻችን

የማስታወሻ መተማመን: 0.910599887371063

8eb14e5e-ec19-4fe8-96ad-306cedeabd0b
00:47:50.188 --> 00:47:53.252
ከምጥውተር ያላቸው
ናቸው እና ማክቡክ

የማስታወሻ መተማመን: 0.910599887371063

597a1013-fd4a-4e45-8427-934083d3a2e4
00:47:53.252 --> 00:47:58.997
ወይም አይፓድ ሊሆን ይችላል።
ከዚህ ሀሳብ በመነሳት

የማስታወሻ መተማመን: 0.910599887371063

6f9f9973-52ce-4bfe-9dac-44a9fab51b02
00:47:58.997 --> 00:48:03.210
የስራ ማስታወሻዎች
በማዘጋጀት የየቀን ስራዎችን እናስቀምጣለን

የማስታወሻ መተማመን: 0.910599887371063

f0f58752-0c73-45d1-9d50-4d6561331781
00:48:03.210 --> 00:48:06.657
ከዛ እንሻጋገራለን።
ስለእዚህ እቅድ በምናስተባባስ እና

የማስታወሻ መተማመን: 0.91502571105957

f11e6604-4139-4cce-bf64-c0ff7b76497d
00:48:06.657 --> 00:48:09.535
በምናደራጅበት ጊዜ
ለውጦች በጣም

የማስታወሻ መተማመን: 0.91502571105957

e511cb91-6eb2-47ee-a961-0bf7c7793ebf
00:48:09.535 --> 00:48:13.216
አስፈላጊ ይሆናሉ ስለዚህ
እነዚህ ማስታወሻዎች የቀን ሰሌዳ ላይ

የማስታወሻ መተማመን: 0.91502571105957

37c8cb4d-e21b-4443-811c-a8266fedfca5

00:48:13.216 --> 00:48:18.124

እናስቀምጣለን ወይም

እነዚህን ማስታወሻዎች አሌክሳ ላይ ወይም

የማስታወሻ መተማመን: 0.91502571105957

cdff3108-38b9-42f5-9b93-67be702ad412

00:48:18.124 --> 00:48:21.805

ተመሳሳይ በሆኑ ነገሮች ላይ እናስቀምጣለን

ይህም ወጣቶችን

የማስታወሻ መተማመን: 0.91502571105957

f24d348a-99a9-47f5-8555-ece3982d04fc

00:48:21.805 --> 00:48:24.668

በቋሚነት ማስታወስ ይቀልልናል እና

ለውጣቸውን እንመለከታለን።

የማስታወሻ መተማመን: 0.91502571105957

489aaa95-cf79-4616-927c-4db304f6f77f

00:48:24.668 --> 00:48:29.167

ስለዚህ ይህ ሌላኛው ምርጫ ነው።

ከዛ ከታች

የማስታወሻ መተማመን: 0.91502571105957

0b6f9e2c-23f4-49af-b20d-a7040d713c2d

00:48:29.167 --> 00:48:33.666

በስተቀኝ በኩል

ቀላል የስራ ዝርዝሮችን ትመለከታላችሁ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.91502571105957

c238abf9-1b6b-476f-8e62-0dbe0e45b5ce

00:48:33.666 --> 00:48:38.574

የየቀን እቅድ ማውጫ ሲሆን

ከተማሪዎ ጋር አንድ ላይ በመሆን

የማስታወሻ መተማመን: 0.932953655719757

62078912-7f64-4946-9942-18dd8f7ef461

00:48:38.574 --> 00:48:42.610

መስራት ይቻላል።

ይህ ኦንላይን የሚገኝ ሲሆን

የማስታወሻ መተማመን: 0.932953655719757

cee3e535-e937-44c5-858e-d8d61d156954

00:48:42.610 --> 00:48:46.757

በእጅ መጻፍ ወይም

ዘገባ በማዘጋጀት ወረቀት ላይ ማስቀመጥ፣

የማስታወሻ መተማመን: 0.932953655719757

cbef9dff-db74-43bc-9903-61edc6466bc9

00:48:46.757 --> 00:48:50.904

ማስታወሻ ላይ ማስቀመጥ፣ በአንድ ወረቀት ላይ ላይ መድረግ ይቻላል

ግን የዚህ ነገር አላማው

የማስታወሻ መተማመን: 0.932953655719757

c6760362-b75e-4ca9-a08b-cc59566f72bb

00:48:50.904 --> 00:48:54.094

ቅድሚያ ሊሰጣቸው የሚገቡ ነገሮችን መለየት እና

ከዛ በሁለተኛ ደረጃ ያሉ ነገሮችን እያሉ መዘርዘር እና

የማስታወሻ መተማመን: 0.932953655719757

4bbbc922-531d-4040-b297-29b951a6c2e6

00:48:54.094 --> 00:48:58.560

በቀን ውስጥ የምናሳካውን ነገር ማስቀመጥ እና

እቅዱን ማድረግ ከዛ

የማስታወሻ መተማመን: 0.932953655719757

0343f4e5-09c9-4899-83eb-d161f9a14368

00:48:58.560 --> 00:49:03.026

ትምህርቱን ከዛ በመጨረሻ ደግሞ

እነዚህን ነገሮች

የማስታወሻ መተማመን: 0.932953655719757

1a3dc6e3-965e-4fc2-91cf-065546857fa6

00:49:03.026 --> 00:49:06.854

ክተሰራው ነገር ጋር ማስተያየት

ይህ ለተማሪዎች

የማስታወሻ መተማመን: 0.932953655719757

814e69b3-8664-46f2-8bce-17e1dd551b8e

00:49:06.854 --> 00:49:08.768

በጣም ጥሩ ምርጫ ሲሆን

የማስታወሻ መተማመን: 0.908009469509125

2a7c9844-153d-4f56-95b8-4d285b3bf428

00:49:08.768 --> 00:49:13.864

እንደ ትላልቅ እቅድ አውጪዎች ሊያስደስት ይችላል

ወይም ለወጣት ተማሪዎች

የማስታወሻ መተማመን: 0.908009469509125

0ed99e96-7e5f-4d04-a128-6254628d6e0a

00:49:13.864 --> 00:49:19.336

ደስታን የሚፈጥር ነገር ሊሆን ይችላል።

ይህ 'በቀን አንድ ወረቀት' የመስሪያ መንገድ ሲሆን።

የማስታወሻ መተማመን: 0.908009469509125

39f101c5-1ac2-42db-96d3-b4022fa22234

00:49:19.336 --> 00:49:21.160

እቅድ የማውጣት እና የማደራጀት ጉዳይ ነው።

የማስታወሻ መተማመን: 0.924955904483795

1b628cb0-67ca-4782-95c7-34739504e75c

00:49:21.790 --> 00:49:26.120

ስለዚህ እቅድ በማውጣት

በማደራጀት መቀጠል አለባችሁ

የማስታወሻ መተማመን: 0.924955904483795

ce46cdca-bad2-4a2f-8eb1-2fdb2300c99

00:49:26.120 --> 00:49:30.450

እና እኛ ጋር ስለሚገኙ መሰረዎች

መናገር እፈልጋለሁ።

ስላይድ 29

የማስታወሻ መተማመን: 0.924955904483795

ddcbc384-8fd1-46db-844e-875aebe89084

00:49:30.450 --> 00:49:34.347

ከዚህ በፊት እንደጠቀስኩት እና

ሁሉም ሰው እንዲያውቀው

የማስታወሻ መተማመን: 0.924955904483795

b446f8e1-b5e8-4f8d-b4dc-b51d65fcc253

00:49:34.347 --> 00:49:39.976

በዚህ ግዜ በጣም አስፋለጊ የሆኑ

መሰረዎች አሉን ይህም

የማስታወሻ መተማመን: 0.924955904483795

9538b384-b2a9-44e9-81ad-8f4f3ca1cd10

00:49:39.976 --> 00:49:41.275

አንደኛው ለሁሉም ተማሪዎች ሲሆን

የማስታወሻ መተማመን: 0.934314250946045

25ab3b0c-4f7f-4903-abd1-704d805fb9e1

00:49:41.860 --> 00:49:46.319

እነዚህ መሰረዎች ስለሉን

በጣም እድለኞች ነን፤ እንደምታውቁት

የማስታወሻ መተማመን: 0.934314250946045

8f490576-6942-439c-a998-48573791184c

00:49:46.319 --> 00:49:50.435

በዚህ ግዜ ግዜ ወስጃ

አንዳንድ ስለምወዳቸው

የማስታወሻ መተማመን: 0.934314250946045

5d523d4d-b3c6-4db3-bb51-8e786d0b50f1

00:49:50.435 --> 00:49:54.551

አፕሊኬሽኖች እና

አንዳንድ ስለምጠቀምባቸው መሰሪያዎች ማካፈል እፈልጋለሁ

የማስታወሻ መተማመን: 0.934314250946045

06175de8-193d-445b-b51a-dd72e50bd44c

00:49:54.551 --> 00:49:58.667

ይህም ክፍል ውስጥ

ከተማሪዎች ጋር አብራ

የማስታወሻ መተማመን: 0.934314250946045

d7066c3b-a584-451c-965f-223a206c3e33

00:49:58.667 --> 00:50:02.783

በምሰራበት ወቅት ስኬታማ ያደረጉኝ ናቸው።

ስለዚህ በመጀመሪያ የምትመከለክቱት

የማስታወሻ መተማመን: 0.934314250946045

d5f25de2-ec96-444d-ac17-2f4f15a413c1

00:50:02.783 --> 00:50:06.899

ማይክሮሶፍት ዋን ኖት ሲሆን

በተማሪዎች መሰሪያ ላይ

የማስታወሻ መተማመን: 0.934314250946045

641e5709-361d-43ae-936b-a87ca8c97d94

00:50:06.899 --> 00:50:10.672

በመጀመሪያ የተጫነ ነገር ነው።

ካለውድ ላይ ወይም

የማስታወሻ መተማመን: 0.934314250946045

1b76d199-aa40-406f-a200-b17ffd4e56dc

00:50:10.672 --> 00:50:12.730

መሰረዳው ላይ በቀጥታ ማግኘት የምንችለው ነው።

የማስታወሻ መተማመን: 0.920036852359772

65f32c24-a1ac-4163-b2ca-537bd0a85243

00:50:12.750 --> 00:50:17.398

ስለዚህ ነገር ትልቁ ነገር

ኮምፒውተራችሁ ላይ የምትጠቀሙት

የማስታወሻ መተማመን: 0.920036852359772

a3297a11-c188-4304-9f08-de3e9846742f

00:50:17.398 --> 00:50:21.050

በራሱ የተጫነ ስለሆነ

ከክለውድ ላይ በቀጥታ እናገኛለን።

የማስታወሻ መተማመን: 0.920036852359772

c2bee8ed-45d9-448b-aa83-647c6220b089

00:50:21.050 --> 00:50:23.706

ምንም እንኳን የማይወጣለት

የማይክሮሶፍት ውጤት ነው።

የማስታወሻ መተማመን: 0.920036852359772

73034b93-b2c3-496f-b847-56b9714b978d

00:50:23.706 --> 00:50:27.358

ከካንቫስ ጋር በቀጥታ የተገናኘ ነው

ስለዚህ ይህንን የሚጠቀሙ

የማስታወሻ መተማመን: 0.920036852359772

a82100d8-9275-461c-868e-72b6a925f68e

00:50:27.358 --> 00:50:31.342

አስተማሪዎች አሉን እና

ሁሉም አንድ ላይ የሚሰሩበት እና

የማስታወሻ መተማመን: 0.920036852359772

bbdfba5f-7a19-4bdc-b662-31339f074d09

00:50:31.342 --> 00:50:34.330

የሚገናኙበት ነው።

ሌላኛው የማይክሮሶፍት ዋን ኖት ትልቁ ነገር

የማስታወሻ መተማመን: 0.920036852359772

4a2b12bd-2398-4951-b7aa-8a3edabde682

00:50:34.330 --> 00:50:38.314

ተጠቃሚዎች እርስበርሳቸው

መገናኘት ይችላሉ ስለዚህ

የማስታወሻ መተማመን: 0.920036852359772

3b26df14-9040-4d37-b5a4-ef08109d442f

00:50:38.314 --> 00:50:43.294

ተጠቃሚዎች መጨመር ይችላሉ እና

ከተማሪዎች ውስጥ

የማስታወሻ መተማመን: 0.914097785949707

9525bd1a-fb98-48f1-9253-47d3d377892e

00:50:43.294 --> 00:50:47.554

ወታት በሆነው መቆጣጠር የሚቻል ነው።

በፎቶው ላይ

የማስታወሻ መተማመን: 0.914097785949707

cf8b37b6-0720-43bf-9764-486bf30240d8

00:50:47.554 --> 00:50:50.824

እንደምትመለከቱ ስክሪኑ

ተች የሆነ ኮምፒውተር ካላችሁ

የማስታወሻ መተማመን: 0.914097785949707

c475fe6e-ddfc-45ac-ae13-2e85481e1e3d

00:50:50.824 --> 00:50:55.075

መጠቀም ትችላላችሁ

እና ስማርት እስክሪቢቶም

የማስታወሻ መተማመን: 0.914097785949707

29c1af60-4ef4-4d8b-9e53-1ae82910025d

00:50:55.075 --> 00:50:58.999

በመጠቀም መጻፍ ትችላላችሁ።
ስለዚህ ማይክሮሶፍት ወንፍት በጣም ጥሩ መሳሪያ ነው እና

የማስታወሻ መተማመን: 0.914097785949707

ef102362-62fd-488b-91b3-49e792a0664c
00:50:58.999 --> 00:51:03.577
ከተማሪያችሁ ጋር እንድትመለከቱት እና
ጥሩ ምርጫ እንደሆነ

የማስታወሻ መተማመን: 0.914097785949707

f5056b57-9e8f-4940-a440-781d0441585a
00:51:03.577 --> 00:51:07.828
ወይም ለእነርሱ ብቁ
እንደሆነ እንድትመለከቱት

የማስታወሻ መተማመን: 0.914097785949707

46675ad1-47d1-49df-98fa-c7d28c7d76f8
00:51:07.828 --> 00:51:11.752
አበረታታለሁ። በቀጣይ
የምንመለከው ሌላ

የማስታወሻ መተማመን: 0.914097785949707

0874b103-fd3e-426a-8fb9-305d5dfe3add
00:51:11.752 --> 00:51:15.022
በጣም ጥሩ አፕሊኬሽን ነው
እና በቀላሉ መገኘት የሚችል እና

የማስታወሻ መተማመን: 0.914097785949707

c8411d40-c098-4940-bc3a-a325004b2bd9
00:51:15.022 --> 00:51:16.330
በቀጥታ ከምጥውተራችን ላይ

የማስታወሻ መተማመን: 0.937092483043671

9cb89890-c2b2-4307-b03f-ff370600b6e1
00:51:16.330 --> 00:51:18.560

መጨን የሚችል ነው።

የማስታወሻ መተማመን: 0.925636529922485

6c28959a-4ff3-49e1-a3e8-bf4b6453fb4a

00:51:18.560 --> 00:51:23.436

አንላይን ላይም ማግኘት እንችላለን።

ከእሱ በጣም የምንወደው ነገር

የማስታወሻ መተማመን: 0.924243032932281

cffc9018-5a21-4af8-afa9-b5117547e371

00:51:23.980 --> 00:51:28.336

ተማሪዎ አንዳንድ እገዛ

ያደርጋል፣ ከካንሻስ

የማስታወሻ መተማመን: 0.924243032932281

fc1c908e-b65f-47ef-915f-9294b1c8dca0

00:51:28.336 --> 00:51:33.055

ገፅ ጋር እና ከጎልግ ፋይሎች ጋር መገናኘት ይችላል።

ኢንተርኔት እና

የማስታወሻ መተማመን: 0.924243032932281

8328a3ff-46db-401d-a04e-1f60dff0f64d

00:51:33.055 --> 00:51:36.685

PAPS ገፅን በመክፈት

ሀሳቡ የሚሰረቅ ተማሪ

የማስታወሻ መተማመን: 0.924243032932281

cc3a5bdf-4885-44eb-b2ee-6c2b757ee2c4

00:51:36.685 --> 00:51:41.404

ካልዎ እና የዋና ሲስተም

ላይ ለመግባት የሚሞክር

የማስታወሻ መተማመን: 0.924243032932281

77640eb0-2463-40b5-93ad-9de15d6917b9

00:51:41.404 --> 00:51:45.760

ከሆነ እና ከዛም የካንቫስ
ገጽቸውን ለማግኘት የሚጠሩ ከሆነ

የማስታወሻ መተማመን: 0.924243032932281

cc96a7fa-26a7-4398-ac3f-0985ae8efa99
00:51:45.760 --> 00:51:49.753
ይህም ከማወቅዎ በፊት
ይዘቱታል

የማስታወሻ መተማመን: 0.924243032932281

95ec7924-4767-4b9d-8d9b-fd5b4cb40abd
00:51:49.753 --> 00:51:53.746
በመቀጠል በድንገት CNN ላይ
የሚወዱትን ዜና አንብበው ከዘጉት እና

የማስታወሻ መተማመን: 0.898991167545319

264f73bf-da2c-4408-966c-ee0248de8001
00:51:53.746 --> 00:51:58.138
CNN ላይ እያነበቡ
ወደ ካንቫስ መሄድ ይረሳሉ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.898991167545319

02e63254-9f6b-419d-aca2-9c9ca52a7fa2
00:51:58.138 --> 00:52:02.402
ይህንን ነገር ለማስቀረት
ኖሽን ትልቅ ነገር ነው።

የማስታወሻ መተማመን: 0.898991167545319

cbea93d3-bb22-4c64-ba81-9adc1d3aadf1
00:52:02.402 --> 00:52:06.994
ሁሉንም ነገር አንዴ
ካዘጋጁ በኋላ የራሳችሁ ክፍል ይኖራል

የማስታወሻ መተማመን: 0.898991167545319

a4a9eb4e-8b47-423d-afc3-9d6307983de1

00:52:06.994 --> 00:52:10.930

ይህም 'የመሬት ሳይንስ" እና

እዛ ክፍል ላይ

የማስታወሻ መተማመን: 0.898991167545319

8ae77907-dd4e-452a-bd7d-abce4ceb700f

00:52:10.930 --> 00:52:14.866

ስለመሬት ሳይንስ የሚገልፅ ቀጥተኛ ሊንክ አለ

ካንቫስ ገፅ ላይ አለ እና

የማስታወሻ መተማመን: 0.898991167545319

3548d9a6-85a2-4f29-bcfd-2c423df2fcdb

00:52:14.8e66 --> 00:52:17.818

ጎግል ፋይል ላይ

ስለመሬት ሳይንስ የሚገልፅ ቀጥታ ሊንክ አለ

የማስታወሻ መተማመን: 0.898991167545319

b0fe440b-33a9-441f-9c0f-3803ff98130d

00:52:17.818 --> 00:52:21.426

ሁሉንም ዶክመንቶች

በፋይሎች ይቀመጣል እና

የማስታወሻ መተማመን: 0.898991167545319

8c733c44-9567-460e-907a-241b25e23815

00:52:21.426 --> 00:52:24.378

ይህም የሀሳብን መሰረቅ

ይቀንሳል

የማስታወሻ መተማመን: 0.898991167545319

3249cdaf-f694-48b1-8fe9-77f3a976117a

00:52:24.378 --> 00:52:26.018

ይህም ኢንተርኔት በሚጠቀሙበት ግዜ ነው።

የማስታወሻ መተማመን: 0.91963392496109

6e25f3bf-c223-4429-b5ee-aed69d075e68

00:52:26.018 --> 00:52:30.040

ኖሽንም በጣም ጥሩ ነው
ምክንያቱም በተጠቃሚዎች

የማስታወሻ መተማመን: 0.91963392496109

c24659a4-3a16-429c-a0b5-63afc786d39f

00:52:30.040 --> 00:52:33.976

መሀል መገናኘት እና

ተመሳሳይ የማይክሮሶፍት ኖቶችን ለመገናኘር ቀላል ነው

የማስታወሻ መተማመን: 0.91963392496109

a70e7169-45cc-4d76-904a-64c80637efaf

00:52:33.976 --> 00:52:36.272

ለከለር ኮድ

ለተለያዩ ፎልደሮች እና

የማስታወሻ መተማመን: 0.91963392496109

4e00bf9b-6fe9-4c1e-a283-f62b64312b67

00:52:36.272 --> 00:52:40.536

የተለያዩ ፋይሎች፣ የስራ ዝርዝሮችን ለመጻፍ፣

የመሳሰሉትን ለመቀጠል ያቀላል ስለዚህ

የማስታወሻ መተማመን: 0.91963392496109

e6e78919-7bd7-4830-b899-69af3b389ddf

00:52:40.536 --> 00:52:44.144

ኖሽንም እንትመከቱት

አበረታታችኋለሁ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.91963392496109

40e2e76d-306b-4de3-951b-32d951d861ad

00:52:44.144 --> 00:52:48.408

ይህ በጣም ጥሩ ምርጫ ነው እና

ዛሬ በመጨረሻ ልናገር የምረጠው አንድ ነገር

የማስታወሻ መተማመን: 0.91963392496109

df42f789-4741-4fd4-9d51-f4877931b093

00:52:48.408 --> 00:52:53.000

ጎግል ኪፕ ይባላል እና
የጎግል ሱት አንድ አካል ነው።

የማስታወሻ መተማመን: 0.91963392496109

d848bd0f-774d-455c-9c4f-3c4323725a58

00:52:53.000 --> 00:52:56.936

ልክ እንደምታስቡት
የጎግል ኪፕ ትልቁ ጥቅም

የማስታወሻ መተማመን: 0.878977239131927

bfc00a59-589a-4e17-9b56-66ebe849e5aa

00:52:57.010 --> 00:53:00.354

ከጎግል ውጤቶች ውስጥ
ምንም እንኳን የሌለው ነው ስለዚህ

የማስታወሻ መተማመን: 0.927166640758514

9da06ea3-a689-4f92-90e0-db75bf7b93c4

00:53:01.220 --> 00:53:04.641

ከጎግል ውጤቶች ውስጥ
ምንም እንኳን የሌለበት ነው ስል

የማስታወሻ መተማመን: 0.927166640758514

38b03048-3687-4a61-b5eb-62dad57df3b7

00:53:04.641 --> 00:53:08.062

ዋና ትኩረት የምናደርግበት ነገር
በጎግል ኪፕ ውስጥ

የማስታወሻ መተማመን: 0.927166640758514

b106e2b7-7560-48f6-ac1a-5360c06c295f

00:53:08.062 --> 00:53:12.105

ኖት ስንይዝ በቀጥታ
ጎግል ፋይል ላይ ይጨመራል።

የማስታወሻ መተማመን: 0.927166640758514

3ff8759a-47a8-45c8-ba7e-96317237d33f
00:53:12.105 --> 00:53:13.971
ስለዚህ ከተማሪዎ
ጋር ማደራጀት ላይ

የማስታወሻ መተማመን: 0.927166640758514

9679f5b5-dfb3-4988-a9fc-e5eaac165a13
00:53:13.971 --> 00:53:17.392
በምትሰሩበት ጊዜ
ነገሮችን በአንድ ቦታ ያስቀምጧል

የማስታወሻ መተማመን: 0.927166640758514

f5ffab48-79b4-44d0-b954-0a99740647a1
00:53:17.392 --> 00:53:20.502
እና ፍቶችን በጎግል
ኪፕ ስታስቀምጡ፤

የማስታወሻ መተማመን: 0.927166640758514

d8db6a1a-d15d-49a5-aaa2-b6ce9f13e124
00:53:20.502 --> 00:53:23.923
ፎቶዎችን ማስቀመጥ ትችላላችሁ፤
ድምፅ ማስታወሻ ማስቀመጥ ይቻላል፤

የማስታወሻ መተማመን: 0.927166640758514

2298edaa-e9a4-42e7-ae88-74b738aa0f2c
00:53:23.923 --> 00:53:27.344
ሁሉም በተመሳሳይ ሁኔታ ይቀመጣሉ እና
ወደ ጎግል ድራይቫ ይላካሉ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.927166640758514

b79866cd-959e-4e4f-9caa-dfe5e8dbb96a
00:53:27.344 --> 00:53:27.966
በጣም ድንቅ ነገር ነው።

የማስታወሻ መተማመን: 0.925395965576172

d1f27d93-82de-4d2a-985e-5024dbaa1520
00:53:29.060 --> 00:53:33.077
በተጠቃሚዎች መሀል
መላላክ ይችላል፤

የማስታወሻ መተማመን: 0.925395965576172

0c909d1e-2f54-467b-8552-efe142d6ebaa
00:53:33.077 --> 00:53:34.931
በኦንላይን ማግኘት ይቻላል ወይም

የማስታወሻ መተማመን: 0.8828946352005

9fd0479d-07e0-4fdf-95cf-00c7bc7e949d
00:53:34.931 --> 00:53:37.355
ዴስክቶፕ ላይ ይኖራል።

የማስታወሻ መተማመን: 0.916114568710327

ab1eb96c-fbfc-45ce-931f-69c9facd4d65
00:53:37.355 --> 00:53:41.152
እነዚህን ስላይድ ላይ አድርጌዋለሁ
ከዛ ማስታወሻውን

የማስታወሻ መተማመን: 0.916114568710327

25bfbd2-4c62-4d32-9227-cda903703fe5
00:53:41.152 --> 00:53:44.944
ከቀን መቁጠሪያችሁ ጋር ይቻላል ስለዚህ
በእነዚህ መንገዶች ስራዎችን

የማስታወሻ መተማመን: 0.916114568710327

dcf8b159-b588-4a91-b120-c40f9069497d
00:53:44.944 --> 00:53:48.104
ማስፈጸም ትችላላችሁ።
10:10 ላይ ትምህርት ላይ ለመቀላቀል

የማስታወሻ መተማመን: 0.916114568710327

4ff502b6-4f7a-4aa1-aa86-b2943ae5dd3c

00:53:48.104 --> 00:53:52.212
ማስታወሻ መሙላት ትችላላችሁ።
እንደነዚህ አይነት ስራዎች በሙሉ

የማስታወሻ መተማመን: 0.916114568710327

5dcb71a0-6912-45e8-8155-6f9cfe9fad85
00:53:52.212 --> 00:53:56.320
ጎግል ኪፕ ላይ ይኖራሉ ግን ልክ
ከዚህ በፊት እንዳወራሁባቸው ሁለት ውጤቶች

የማስታወሻ መተማመን: 0.916114568710327

ea5594f2-5885-4231-be30-f3842f432893
00:53:56.320 --> 00:53:59.164
የAPS መሰሪያ ላይ
የተቀመጡ ናቸው።

የማስታወሻ መተማመን: 0.916787564754486

47b2782a-e0e0-4e07-83ca-c8e4e7d2f9a9
00:53:59.730 --> 00:54:03.030
የመጨረሻው ደግሞ
ድምፅን መለያ ተገጥሞ ሊታል፤

የማስታወሻ መተማመን: 0.916787564754486

b825bf82-886a-4cff-bd94-9cdb78c09e69
00:54:03.030 --> 00:54:06.990
ይህም ጎግል ኪፕን ጥሩ የሚያደርገው ነገር ነው።
ስለዚህ ይህንን መጠቀም

የማስታወሻ መተማመን: 0.916787564754486

3a8c4d6a-f151-44a0-8cbf-9ad0f73c7b84
00:54:06.990 --> 00:54:10.290
የሚፈልግ ተማሪ ካላችሁ እና
ከመፍፍ ይልቅ ድምፅን የሚመርጥ ከሆነ

የማስታወሻ መተማመን: 0.916787564754486

807297a1-f4c6-438d-909d-2bbb4cfac471
00:54:10.290 --> 00:54:12.930
ጎግል ኪፕ
ምንም እንከን

የማስታወሻ መተማመን: 0.916787564754486

0a8add65-f40f-4dfd-81a1-94f009385865
00:54:12.930 --> 00:54:13.260
የማይወጣለት ነው።

የማስታወሻ መተማመን: 0.914427638053894

400d4be8-1d1e-4734-9937-92431a8a6da9
00:54:15.240 --> 00:54:19.057
ተጨማሪ ጥያቄ ያለው
ሰው ካለ የሚከተሉትን

ስላይድ 30

የማስታወሻ መተማመን: 0.914427638053894

10de7e4c-8bc1-4ef6-a7a8-f0829a0b90e7
00:54:19.057 --> 00:54:23.221
ጥያቄዎች በትምህርት ቤቱ ስር
ያሉ ቡድኖችን ስለዚህ ጉዳይ

የማስታወሻ መተማመን: 0.914427638053894

2ee0070e-7b4a-4f42-9ae5-d987e4d3e602
00:54:23.221 --> 00:54:28.079
መጠየቅ ትችላላችሁ እና
እኔን ለማግኘት ነፃ ሁኑ።

ስለዚህ ሌላኛው ትልቅ ነገር ደግሞ

የማስታወሻ መተማመን: 0.914427638053894

d5e6701d-48ae-49a4-a25e-7fd5f6fa8011
00:54:28.079 --> 00:54:32.243
ትእዛዞችን ማግኘት የምትችሉበት

መንገድ ማዘጋጀት ነው። እንደምታውቁት

የማስታወሻ መተማመን: 0.914427638053894

12b0049e-c5bb-4840-b9e7-b99d92716ac2

00:54:32.243 --> 00:54:36.060

በየቀኑ ጠዋት አውቶቡስ ላይ

እየወጣን አይደለም። የትምህርት ቀኖቻችን

የማስታወሻ መተማመን: 0.914427638053894

d6921a30-a6bd-42cc-8954-c8cd2a182022

00:54:36.060 --> 00:54:40.224

ለየት ያሉ ይመስላሉ።

ስለዚህ አንድ እንድታስቡ

የማስታወሻ መተማመን: 0.914427638053894

394aaf9d-a82e-4289-87e5-9a76965f8d01

00:54:40.224 --> 00:54:43.694

የምረጫው ነገር እነዚህን

ልማዶች እንድትገነቡ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው እና

የማስታወሻ መተማመን: 0.914427638053894

9d061e74-8365-449c-aa10-e8de9338efc9

00:54:43.694 --> 00:54:47.858

ዋነኛው የየቀን ልማዳችሁን

አለመልቀቅ ነው ይህም

የማስታወሻ መተማመን: 0.916776418685913

434223d4-ad55-44c8-8501-cb55c71932dc

00:54:47.940 --> 00:54:51.378

ስኬትን ይጨምራል።

እነዚህ መሳሪያዎች

የማስታወሻ መተማመን: 0.916776418685913

4053d250-9593-4507-970f-53f0724af849

00:54:51.378 --> 00:54:55.580

በየቀኑ ምሽት እንደተከፈለባቸው እርግጠኛ ሁኑ እና ለጠዋቱ ተዘጋጁ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.916776418685913

dc661fef-255c-4573-bf78-d18b19d3bf01
00:54:55.580 --> 00:55:00.164
ቢሆንም በየቀኑ ማታ ማረጋገጥ
የምትችሉትን ስራ ፃፉ

የማስታወሻ መተማመን: 0.916776418685913

8a73ef66-11ee-4b44-9ad8-79f12eb78047
00:55:00.164 --> 00:55:04.748
ከዛም ትእዛዙን ሁሉ ተግብረው ሲጨርሱ
ከምጥውተሩን ያጥፉ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.916776418685913

c8ff518a-a68e-4449-ade3-a306b31964e1
00:55:04.748 --> 00:55:08.568
ሁሉንም የከፈቱትን ነገር ይዝጉ።
መፈለጊያዎችንም ይዝጉ እና

የማስታወሻ መተማመን: 0.916776418685913

662cd933-9961-4f33-bac2-05875a097c69
00:55:08.568 --> 00:55:13.534
ከምጥውተሮ እንዲከፍል ያድርጉት እና
እኔ ወዳከፈልኩት ቦታ ለመሄድ ይዘጋጁ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.916776418685913

a6a4f082-97e6-42f0-885f-508bf7770250
00:55:13.534 --> 00:55:16.972
መሰረደዎችን እና መለዋወጫዎችን
በተሰየሙት ቦታዎች ማስቀመጥ

የማስታወሻ መተማመን: 0.916776418685913

9dac8bfd-4c0b-4a73-9aa3-f04d3c24b73e

00:55:16.972 --> 00:55:18.882

በጣም ጠቃሚ ነገር ነው

የማስታወሻ መተማመን: 0.914931297302246

6f990879-6202-488f-8570-01d30d698aec

00:55:18.910 --> 00:55:22.210

እና የሚከፈልበት

ቦታ ላይ ይቀመጣል ስለዚህ

የማስታወሻ መተማመን: 0.914931297302246

4a38da76-8e11-41de-926f-0c103fe58370

00:55:22.210 --> 00:55:26.170

ቤት ውስጥ እነዚህን ነገሮች

አንፈልግም። ይህ እኔ

የማስታወሻ መተማመን: 0.914931297302246

337ef3eb-29d4-412e-9d06-d11e3883cccd

00:55:26.170 --> 00:55:30.460

ቤት ውስጥ ትልቅ ነገር እንደሆነ አውቃለሁ፣

የማያቋርጥ ትግል ነው፣ "ቻርጅ ማድረጊያዬ

የማስታወሻ መተማመን: 0.914931297302246

8a397301-2159-4576-9e75-363e2d71dd07

00:55:30.460 --> 00:55:33.430

የት ነው? ማይክሮሶፍት ቲም በሚደወልበት charger?

ግዜ ከምጥውተራ ሊዘጋ ነው!" የሚሉት ናቸው።

የማስታወሻ መተማመን: 0.941535413265228

3b48df63-ae50-48be-a811-b592d366468e

00:55:33.430 --> 00:55:37.920

ቤተሰቦቻችንን

ማበረታታት እፈልጋለሁ ይህም

የማስታወሻ መተማመን: 0.941535413265228

e56efabc-6ace-4bb9-b6fc-3cce72209d82

00:55:37.920 --> 00:55:40.890

የተለያዩ ፕላትፎርምችን

መጠቀምን እና በክፍል በክፍል መከፋፈል እንዲለማመዱ ነው

የማስታወሻ መተማመን: 0.941535413265228

468f8b7b-df54-47c0-a67e-0428cebb2d12

00:55:40.890 --> 00:55:44.190

ይህም በቻሉም አቅም

ከምጥውተር በሚጠቀሙበት ጊዜ

የማስታወሻ መተማመን: 0.941535413265228

a1c519a8-e88f-40d1-bc7a-6ac1ffdc2891

00:55:44.190 --> 00:55:47.820

እንዲመቻቸው ነው።

አስተማሪዎቻችሁ እና

የማስታወሻ መተማመን: 0.941535413265228

53f3b175-40ce-4894-86f1-10d40b2b9a87

00:55:47.820 --> 00:55:51.450

ትምህርት ቤት ውስጠ ያሉት

ሰራተኞች በሙሉ

የማስታወሻ መተማመን: 0.941535413265228

2d6256bd-a0ef-49a0-a7cc-50bf8baa86c5

00:55:51.450 --> 00:55:55.740

ከተማሪዎቹ ጋር ብዙ

እንደሚያሳልፉ እና

የማስታወሻ መተማመን: 0.941535413265228

c5e79787-3f7b-4435-b5ba-9679a2a3e79f

00:55:55.740 --> 00:55:58.380

ተማሪዎቻችንንም እነዚህን ነገሮች እንደሚለማዱ

ይወቁ። ተማሪዎቻችን

የማስታወሻ መተማመን: 0.941535413265228

c753eaa8-73da-4bce-9d2d-90eba60800ff
00:55:58.380 --> 00:56:02.010
በእነዚህ ስራዎች ላይ
ባለሞያ እንዲሆኑ አንጠብቅም።

የማስታወሻ መተማመን: 0.941535413265228

a7136175-4ff3-4509-abc6-bbb21e4ff57c
00:56:02.010 --> 00:56:03.990
ከባድ እንደሆነ እና

የማስታወሻ መተማመን: 0.90655642747879

26d0d2b7-e33c-4973-950e-54716ceceab4
00:56:03.990 --> 00:56:07.600
በትምህርት ውስጥ የሚመጣ ነገር እንደሆነ እናውቃለን
እና በውስጥም ብዙ

የማስታወሻ መተማመን: 0.90655642747879

e1655fc2-69f7-4d6a-acb9-cbe024e3458b
00:56:07.600 --> 00:56:10.530
ያልተፃፉ ህጎችን በተደበቁ
ስርአተ-ትምህርቶች ውስጥ ተካተዋል

የማስታወሻ መተማመን: 0.90655642747879

e7727053-66f3-44d6-8d52-be8005ae9655
00:56:10.530 --> 00:56:13.753
ይህም በአንላይን ትምህርት ወቅት መጠቀም እንዲችሉ ነው።
ይህንን የማስተማር ሁኔታ

የማስታወሻ መተማመን: 0.90655642747879

1b095db5-d270-4e28-8517-b27f88ea337c
00:56:13.753 --> 00:56:16.390
ቤት ውስጥ እንዲተገብሩ አይጠበቅብዎትም
ግን ሁልጊዜ በብዛት ልምምድ

የማስታወሻ መተማመን: 0.90655642747879

408dd590-1862-457e-9cac-d7004172ef12
00:56:16.390 --> 00:56:19.906
ማድረግ አይረዳም። በዛ መንገድ
ተማሪዎችን በምን መልኩ

የማስታወሻ መተማመን: 0.84246551990509

ac2e53e5-0b57-4711-a1f1-807a148e7fd2
00:56:19.906 --> 00:56:21.764
መርዳት እንደሚችሉ ታውቃላችሁ። በመጨረሻም

የማስታወሻ መተማመን: 0.900302946567535

7b8551eb-e40e-40fe-b347-d402889f1ad8
00:56:21.764 --> 00:56:26.512
የዚህ ነገር ትልቁ ነገር
የሚስጥር ቁጥራችንን

የማስታወሻ መተማመን: 0.900302946567535

0d5f6c7e-6ba3-4cb8-be74-a36f1969f0ab
00:56:26.512 --> 00:56:30.032
መፃፍ ነው። በቅርቡ ነበር
ከክፍል የወጣሁት እና

የማስታወሻ መተማመን: 0.900302946567535

e5351913-e28f-4010-b8a2-64289be0e9cf
00:56:30.032 --> 00:56:32.848
የሚስጥር ቁጥሮችን መፈለግ እና
ማስታወስ ሁልጊዜ

የማስታወሻ መተማመን: 0.900302946567535

7c5a9738-cfb2-4e08-b31c-56e988a09988
00:56:32.848 --> 00:56:36.720
ለልጆቻችን ከባድ ነገር ነው ስለዚህ
እነዚህን የሚስጥር ቁጥሮች

የማስታወሻ መተማመን: 0.900302946567535

6efa9989-836f-4e1c-8f24-5615247dbd89
00:56:36.720 --> 00:56:40.944
በተለመደ በታ መፃፍ እና
በቀላል የምናገኝበት ስፍራ ላይ

የማስታወሻ መተማመን: 0.900302946567535

481b49e0-01aa-4a2d-ac28-7b18e030528e
00:56:40.944 --> 00:56:44.464
ማስቀመጥ አስፈላጊ ነገር ነው።
የራሳችሁን

የማስታወሻ መተማመን: 0.900302946567535

17776507-9918-49fd-a2a4-3ce8b1b02f1e
00:56:44.464 --> 00:56:48.688
የሚስጥር ቁጥር ልትፀፉ ትችላላችሁ እና
ኮምፒውተራችሁ ላይ መለጠፍ

የማስታወሻ መተማመን: 0.900302946567535

c0e3a807-5920-45ad-918b-16ead8f26939
00:56:48.688 --> 00:56:52.912
ወይም በእጅ በምትይዙት ማስታወሻችሁ ላይ መፃፍ ትችላላችሁ።
ስለዚህ እነዚህን የሚስጥር ቁጥሮች መፃፍ

የማስታወሻ መተማመን: 0.900302946567535

60dae140-43e1-45ee-9a3e-de62dde1155f
00:56:52.912 --> 00:56:56.432
እና ተማሪዎ ከማውሱ
በስተቀኝ በኩል እንዲያገኙት ማድረግ ትችላላችሁ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.916260659694672

71a8e0d5-7ee6-4b86-8679-631c262ae45e
00:56:56.510 --> 00:56:59.435
ወይም የኮምፒውተሩ ከላይ ወይም
ከታች ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.908539414405823

5d491371-3ee9-4e9d-8149-5645037a994e
00:57:00.070 --> 00:57:03.788
ሌላኛው ምርጫ ደግሞ
ሁሉንም እስራሳችን እና

የማስታወሻ መተማመን: 0.908539414405823

ed47ad38-471c-44c5-b973-34a25873dfaf
00:57:03.788 --> 00:57:07.506
የእንጨት እስራሳችን በካርቶን ማድረግ ከቻላችሁ
የሚስጥ ቁጥሮቹን

የማስታወሻ መተማመን: 0.908539414405823

4a855e04-ce3b-4dd3-b3d8-b6ec58f1738c
00:57:07.506 --> 00:57:11.562
የእስራስ ማስቀመጫ
ሳጥን ውስጥ ማስቀመጥ ትችላላችሁ እና

የማስታወሻ መተማመን: 0.908539414405823

92c4c304-cc4d-41cc-97a8-8133531c340d
00:57:11.562 --> 00:57:14.942
በዛ መንገድ በቀላሉ ማግኘት እንችላለን።
ሌላኛው መንገድ ደግሞ

የማስታወሻ መተማመን: 0.908539414405823

112a0576-31eb-4555-83b8-aefe87a338e3
00:57:14.942 --> 00:57:17.984
የምግብ ቤት ሳጥኖች ላይ መለጠፍ ነው።
እኔ የሚስጥር ቁጥሮቹን ማስቀመጥ የምወድበት

የማስታወሻ መተማመን: 0.908539414405823

c3b1285c-d7dc-4fd9-ac35-037f5fc6c684
00:57:17.984 --> 00:57:20.688
ስፍራ ነው። እነዚን የሚስጥር ቁጥሮች

የማስታወሻ መተማመን: 0.908539414405823

85a55aef-9624-40d9-a32e-defa5a5a822d
00:57:20.688 --> 00:57:23.730
የምግብ ቤት ሰጥን ውስጥ ማስቀመጣችሁን
ለማንም አትናገሩ በዛ መንገድ

የማስታወሻ መተማመን: 0.908539414405823

487713d6-1094-487c-b093-bf0960a9bcc9
00:57:23.730 --> 00:57:27.786
ቤት ውስጥ ያሉ ትልልቅ ሰዎች
የት ማግኘት እንደሚችሉ ያውቃሉ

የማስታወሻ መተማመን: 0.913349449634552

69c34c35-f0e1-4fe6-8705-45d88db2d566
00:57:29.540 --> 00:57:33.947
እና አንላይን የመግባት
ግዜው ሲደርስ

የማስታወሻ መተማመን: 0.913349449634552

b41e7374-5cae-4a56-89cc-11399b335a4e
00:57:33.947 --> 00:57:36.998
የሚስጥር ቁጥሩን ለማግኘት
አይታገሉም ስለዚህ

የማስታወሻ መተማመን: 0.913349449634552

03eedd8a-2e11-4847-a9da-5020f1dad73
00:57:36.998 --> 00:57:40.727
ከምጥውተሩን መሰከታችሁን
ትእዛዙን ለመተግበር

የማስታወሻ መተማመን: 0.913349449634552

cca7c329-ebdd-447b-82e5-2761bc6fbfba
00:57:40.727 --> 00:57:42.083
በቂ ቻርጅ መኖሩን
እርግጠኛ ይሁኑ።

ስላይድ 31

የማስታወሻ መተማመን: 0.908846437931061

b1df044d-5049-4e56-8cea-d1faa1c34c21

00:57:43.150 --> 00:57:48.202

ስለዚህ መናገር ከምወዳቸው

ነገሮች ውስጥ አንዱ

የማስታወሻ መተማመን: 0.908846437931061

b92c406e-c492-47d7-9932-183ed2b596fe

00:57:48.202 --> 00:57:51.570

እቅድ የማውጣት ሀሳብ እና

ቅድሚያ መሰጠት ያለባቸውን ነገሮች ማውጣት

የማስታወሻ መተማመን: 0.908846437931061

f0e1deaa-11d4-423c-aaf2-5648689fe713

00:57:51.570 --> 00:57:57.043

እና ስክራኑ ላይ

ብዙ መረጃዎችን ታገኛላችሁ ግን

የማስታወሻ መተማመን: 0.908846437931061

604ab85a-a18f-4d94-80da-8a68a341e856

00:57:57.043 --> 00:58:01.253

በጣም አጭር ሀሳቦች ናቸው

ይህም እቅድ

የማስታወሻ መተማመን: 0.908846437931061

303de32f-8ff9-48c6-ad97-713f1d6cb420

00:58:01.253 --> 00:58:05.884

የማውጣት እና የምናስቀድሞቸውን

ስራዎች የሚለዩ ነው።

የማስታወሻ መተማመን: 0.908846437931061

ac2db474-9a14-4db5-841d-d93d02e5acd9

00:58:05.884 --> 00:58:11.778

ከተማሪዎች ጋር ማድረግ ከምወዳቸው ነገሮች
ውስጥ ይህ አንዱ ሀሳብ ነው

የማስታወሻ መተማመን: 0.908846437931061

20ecaaa5-6efb-41b4-8ef6-33c58464bcb4
00:58:11.778 --> 00:58:13.883
እና ለራሴም የማደርገው ነው)

የማስታወሻ መተማመን: 0.92281174659729

fc5dfbb0-9dda-4ec2-a108-4d7bc8ea3ccf
00:58:13.883 --> 00:58:17.320
በጭንቅላት ስራን የመጨረስ ጉዳይ ነው።
በመሰረቱ የአንጎል መዝለል ማለት

የማስታወሻ መተማመን: 0.92281174659729

363995cd-c6e8-4238-a4f7-97eddf73d1b
00:58:17.320 --> 00:58:21.520
የምትፈልጉትን ነገር መውሰድ እና
ሁሉንም ስራዎች በወረቀት ላይ

የማስታወሻ መተማመን: 0.92281174659729

7b4fc4b2-5163-453b-8191-dbdbf4e31f9b
00:58:21.520 --> 00:58:25.120
ማስፈረ ነው። በድምፅ መፃፍን
የምትመርጡ ከሆነ

የማስታወሻ መተማመን: 0.92281174659729

95a04ed3-2c85-4c17-9dd1-678e353f4a1d
00:58:25.120 --> 00:58:28.420
በድምፅ መጠቀም ትችላላችሁ እና
በቀላሉ ወደ ጎግል ወይም ማይክሮሶፍት ላይ

የማስታወሻ መተማመን: 0.92281174659729

d09bca25-f2a9-42a4-94e2-95c313838a84
00:58:28.420 --> 00:58:32.320

በመናገር ስራውን መስራት ትችላላችሁ።

ይህ ግን ማድረግ የሚገባችሁ

የማስታወሻ መተማመን: 0.92281174659729

9a2ad845-3c1b-4085-b2a0-bedc9f8b3b1e

00:58:32.320 --> 00:58:33.520

የመጀመሪያው ጉዳይ ነው።

የማስታወሻ መተማመን: 0.930678963661194

43ed3ddf-0954-4625-b4c4-76b77fae76f1

00:58:34.100 --> 00:58:37.015

ከዛ የአንጎል መዝለል ስራን

ካሰራችሁ በኋላ መጨረሻ ላይ

የማስታወሻ መተማመን: 0.930678963661194

6bc46291-a9fe-4837-9d00-de5b0dd62121

00:58:37.015 --> 00:58:40.725

ከሚሰሩ ስራዎች ጋር አንድ ላይ ማስቀመጥ ወይም

በአንድ ትንሽ ወረቀት ላይ ማስቀመጥ

የማስታወሻ መተማመን: 0.930678963661194

6596fe15-1247-4f7d-8280-f1b5efaf7f72

00:58:40.725 --> 00:58:43.905

ወይም ከምጥርብ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ

በቀጣይ የምታደርጉት ነገር

የማስታወሻ መተማመን: 0.930678963661194

8462ed41-b9ac-4df5-ac0b-d87776da98ae

00:58:43.905 --> 00:58:45.230

በጣም አስፈላጊ እና

የማስታወሻ መተማመን: 0.923700451850891

361b2a30-abac-4241-a82b-30a169e038e5

00:58:46.470 --> 00:58:50.726

አስቸኳይ የሆነውን ነገር

መወሰን ነው።

የማስታወሻ መተማመን: 0.923700451850891

d18cea5d-e775-4f22-be13-8a0b4c1d1506

00:58:50.726 --> 00:58:54.374

በሚቀጥለው ስላይ ደረሰ

ባለአራት ሰንጠረዥ ምን እንደሚመስል

የማስታወሻ መተማመን: 0.923700451850891

9a941100-2cd9-4eb7-861a-52b41f1e6fd0

00:58:54.374 --> 00:58:58.630

አሳያችኋለሁ ግን

ፎርስኩዌር (ፑኔር

የማስታወሻ መተማመን: 0.923700451850891

81cd53d5-571a-4ac8-b427-4ea0a68b23be

00:58:58.630 --> 00:59:01.670

ስኩዌር ማለት እወዳለሁ ይህም

ባዮሎጂ ላይ የምታስታውሱት ከሆነ እዛ ላይ እንዳለ ነው) ይህምbiology)

የማስታወሻ መተማመን: 0.923700451850891

6ad0a95e-c233-4414-a7b2-293bfc3f0478

00:59:01.670 --> 00:59:05.014

ጠቃሚ ነው አይደለም የሚለውን ለመለየት አስፈላጊ ነው።

አስፈላጊ፣ አስቸኳይ እና አስቸኳይ ያልሆኑ ተብለው ተለይተዋል።

የማስታወሻ መተማመን: 0.923700451850891

350ba77b-a339-46ad-ab66-187864f8ec7f

00:59:05.014 --> 00:59:08.054

እነዚህን ስራዎች በእነዚህ

ከአራቱ በአንዱ ከለያችሁ

የማስታወሻ መተማመን: 0.923700451850891

20a99abd-00cb-47eb-89f3-03537048926d

00:59:08.054 --> 00:59:12.006

በኢላ በጣም ቅድሚያ የምትሰጡት
ምን እንደሆነ ሀሳብ ይኖራችኋል

የማስታወሻ መተማመን: 0.923700451850891

355d51db-82fd-4d4a-a48b-c040b4dec69a
00:59:12.006 --> 00:59:15.350
ምክንያቱም ልጆቻችን
ማገዝ ስለምንፈልግ

የማስታወሻ መተማመን: 0.923700451850891

25a456d3-ae37-49ea-9ee7-f87565963f87
00:59:15.350 --> 00:59:17.174
ልጆቻችንም

የማስታወሻ መተማመን: 0.922891557216644

ea5233bc-6dde-495c-b363-89cd07bf9374
00:59:17.200 --> 00:59:20.566
በጣም አስፈላጊ እና አስቸኳይ
የሆኑ ነገሮችን እንዲሰሩ ስለምንፈልግ ነው።

የማስታወሻ መተማመን: 0.922891557216644

ded297ab-4a16-47b1-a6ca-3f97f919784a
00:59:20.566 --> 00:59:24.850
እነዚህ ተማሪዎች በህይወታችን
በተደጋጋሚ የምናደርገው ነገር ነው።

የማስታወሻ መተማመን: 0.922891557216644

018574a5-f6c8-4021-9e04-f4119526167c
00:59:24.850 --> 00:59:27.910
በመጀመሪያ ማድረግ የምንፈልገውን ነገር
እንለያለን።

የማስታወሻ መተማመን: 0.924230098724365

3e3c5005-0219-42b3-9bd4-135d3f97d8d7
00:59:28.440 --> 00:59:31.905

ይህንን ካደረጋችሁ በኋላ፣
ሌላ ስትራቴጂ ካዘጋጃችሁ በኋላ

የማስታወሻ መተማመን: 0.924230098724365

bae869b3-3593-4a6a-b8d1-bdb4fa680336
00:59:31.905 --> 00:59:35.370
እያንድዱን ስራ
ለመጨረስ ይህንን ነገር

የማስታወሻ መተማመን: 0.924230098724365

d24c6059-258d-46ab-a0c1-442935bc3f01
00:59:35.370 --> 00:59:39.465
ይጠቀሙ። አንዳንድ ሰዎች
ብዙ ሀይል የሚጠይቅ፣

የማስታወሻ መተማመን: 0.924230098724365

a7dcc7f7-6815-44ad-a0ca-f9bb06453ed5
00:59:39.465 --> 00:59:42.930
የአእምሮ ሀይል የሚጠይቅ፣
ወይም ለመስራት

የማስታወሻ መተማመን: 0.924230098724365

4d54788d-e908-4536-b131-01bf90fc73c3
00:59:42.930 --> 00:59:47.655
ከበድ የሚል ከሆነ እና
ሁልግዜ አላውቅም

የማስታወሻ መተማመን: 0.924230098724365

697b031f-bba6-4d69-9e51-afdf706ce943
00:59:47.655 --> 00:59:51.120
ማለይ የተሻለው ነገር
ነው። ይህ እንደ ሰው

የማስታወሻ መተማመን: 0.924230098724365

fab52be0-9867-4fd6-8980-2a889a5e6f49

00:59:51.120 --> 00:59:53.955

እና ተማሪው የሚለያይ ነው።

ሌላኛው ምርጫ ደግሞ

የማስታወሻ መተማመን: 0.924230098724365

94a500de-2c89-48ce-9f45-d3ba79fd7c39

00:59:53.955 --> 00:59:57.735

ብዙ ሀይል የሚጠይቀውን መምረጥ፣

ቀላል የሆነውን መምረጥ

የማስታወሻ መተማመን: 0.924230098724365

549a8d38-90b5-4d38-9f11-d3bdd91e465f

00:59:57.735 --> 01:00:01.200

ወይም አጠር የሚለውን

በመምረጥ በፍጥነት

የማስታወሻ መተማመን: 0.924230098724365

e5b1d799-577b-4e76-9484-5f1a288d776a

01:00:01.200 --> 01:00:02.775

ማጠናቀቅ ትችላላችሁ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.91741669178009

3a4ffce0-2c04-4ee2-a914-5fcd6728502e

01:00:03.050 --> 01:00:06.963

ከዛ በመጀመር

ቀስ በቀስ ስራውን በማስኬድ

የማስታወሻ መተማመን: 0.91741669178009

4bd12d96-e945-48c8-9237-8cfa830f75f2

01:00:06.963 --> 01:00:09.371

ይጨርሳሉ

ታውቃላችሁ - ለራሳችሁ

የማስታወሻ መተማመን: 0.91741669178009

feabb77b-29fa-4058-8802-3dfe0528311d

01:00:09.371 --> 01:00:11.478

አዎንታዊ የሆነ ማጠናከሪያ

ይሰጣችኋል። ከዛ በኋላ

የማስታወሻ መተማመን: 0.91741669178009

f7e9d79f-61eb-49a5-add4-32b03a44d0df

01:00:11.478 --> 01:00:16.294

የራሳችሁ እና የተማሪው

ውሳኔ ይሆናል። የምታደርጉት

የማስታወሻ መተማመን: 0.91741669178009

61886a1b-f24c-42a9-8c43-9645a2150d4d

01:00:16.294 --> 01:00:19.605

ትልቅ ሀይል የሚጠይቀውን እና

አስፈላጊ የሆነውን ነገር ነው ወይም ቀላሉን እና

የማስታወሻ መተማመን: 0.945044696331024

c64e9546-221c-4cd7-8953-34d61d76f116

01:00:19.605 --> 01:00:23.857

ጠቃሚውን ነው? በመጨረሻም

ግትር ያለመሆን ሀሳብ

የማስታወሻ መተማመን: 0.945044696331024

c2dd4332-b610-47e4-9b6c-a7ada31a9999

01:00:23.857 --> 01:00:27.287

ጥሩ ነው እና ስለዚህ ጉዳይ

ቀደም ብዬ ሳወራ ነበር።

የማስታወሻ መተማመን: 0.945044696331024

74969e65-b9e9-49a1-9db1-8f76abbc93a1

01:00:27.287 --> 01:00:30.031

ሁኔታዎች በየቀኑ እየተለዋወጡ ነው፤ ትምህርቶችም

በየግዜው እየተለዋወጡ ነው፤

የማስታወሻ መተማመን: 0.945044696331024

03d58fa1-39ee-40ff-8b79-6869e042ca3d
01:00:30.031 --> 01:00:32.775
የስራ ጭናውም በየግዜው እየተለዋወጠ ነው።
የቤት ውስጠ ሁኔታዎችም

የማስታወሻ መተማመን: 0.945044696331024

9f81c3de-b59b-4a30-b512-d9cd5fcb97bd
01:00:32.775 --> 01:00:36.891
በቋሚነት እየተለዋወጡ ነው እና
ግትር ላለመሆን እና

የማስታወሻ መተማመን: 0.945044696331024

2e9e7b01-c5f4-4fad-957d-b1ddef8b321e
01:00:36.891 --> 01:00:41.350
ትንሽ ለመለወጥ እና በተጨማሪም
በተፈለገ ሰዓት እቅዶቻችንን ለመቀየር ፈቃደኛ መሆን አለብን።

የማስታወሻ መተማመን: 0.922489762306213

6d087748-e8e3-4601-bb55-2f9ab249683b
01:00:41.930 --> 01:00:46.816
ስለዚህ እዚህ ላይ ሳበቃ፣
አንድ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ

የማስታወሻ መተማመን: 0.922489762306213

0c1f47e5-1aa2-4345-b409-e694cc7becdf
01:00:46.816 --> 01:00:50.655
የማስበው ነገር ጠዋት
ላይ ማረጋገጥ፣

የማስታወሻ መተማመን: 0.922489762306213

de89ba6e-6939-457a-a4d2-8c5eb6c9e426
01:00:50.655 --> 01:00:54.145
ቀን ላይ ማረጋገጥ እና
በቀኑ መጨረሻ ማብራራት

የማስታወሻ መተማመን: 0.922489762306213

736cbcf5-e650-40bf-9e33-2d0e3b8b4652
01:00:54.145 --> 01:00:58.682
ናቸው። ከተማሪዎ ጋር እነዚህን
ስራዎች ለማከናወን

የማስታወሻ መተማመን: 0.922489762306213

8e818564-1f2c-4aec-b72a-a1b7c4a9d7eb
01:00:58.682 --> 01:01:02.870
መዘጋጀት፣ ቀጣዩን ስረ
አብሮ ለመስራት ለመዘጋጀት፣

የማስታወሻ መተማመን: 0.922489762306213

d6e15183-568f-4e0c-83ff-7af7e3f10bf1
01:01:02.870 --> 01:01:06.360
እና የት የቱን ትምህርት መካፈል
እንዳለብዎ መወሰን፣

የማስታወሻ መተማመን: 0.922489762306213

2a739a15-0cb4-477c-b389-16bf7a1d4734
01:01:06.360 --> 01:01:09.850
አሳይመንቶችን ለመመልከት፣
የየቀን እቅድ ለማውጣት እና

የማስታወሻ መተማመን: 0.922489762306213

bf4df118-b78e-4dbc-aa34-15384bd0e2fc
01:01:09.850 --> 01:01:11.944
በቀኑ መጨረሻ ላይ ለማብራራት ግዜ መወሰን ያስፈልጋል።

የማስታወሻ መተማመን: 0.908566057682037

3d1be9ce-4238-417d-8fd1-7df4a171110b
01:01:11.980 --> 01:01:14.596
የትኛው አሳይመንት እንዳለቀ፣
የትኛው መሰራት እንዳለበት

የማስታወሻ መተማመን: 0.908566057682037

ec18cd29-b0d8-4038-bcc8-60a8862217b8
01:01:14.596 --> 01:01:18.193
እና ለቀታዩ ቀን
ምን መሰራት እንዳለበት

የማስታወሻ መተማመን: 0.908566057682037

c99dd07d-0901-448d-b44d-77297ccfbb80
01:01:18.193 --> 01:01:19.828
እቅድ ማውጣት ያስፈልጋል።

ስላይድ 32

የማስታወሻ መተማመን: 0.885217308998108

45aa879d-d9b5-4525-b520-84d797c91c58
01:01:22.060 --> 01:01:26.908
ስለዚህ አንዳንድ ነገሮችን
በኮምፒውተር ለማገዝ አንዳንድ ነገር አዘጋጅቻለሁ

የማስታወሻ መተማመን: 0.885217308998108

dd2b168c-84c3-4804-bf30-5d2616d506c3
01:01:26.908 --> 01:01:29.736
ይህም በመጨረሻው ስላይድ ላይ

የማስታወሻ መተማመን: 0.920105040073395

52a50f08-29ed-4d55-b538-7e4cde770223
01:01:29.736 --> 01:01:34.890
የተናገርኩት ነው። መጀመሪያ የምትመለከቱት
በስተግራ ያለውን ነገር ሲሆን

የማስታወሻ መተማመን: 0.920105040073395

46a0ae00-718e-4fd7-a733-680d3a1265bc
01:01:34.890 --> 01:01:38.910
በወይንጦጅ ዙሪያ የተከበበ ሲሆን
ስለፎር ስኩዌር ስናገር

የማስታወሻ መተማመን: 0.920105040073395

c1502724-b5ad-42a8-b37d-b01b901f7fb5

01:01:38.910 --> 01:01:41.925

በነበረበት ወቅት ያካፈለኩት ነው

ይህም የትኛው አስፈላጊ ነው

የማስታወሻ መተማመን: 0.920105040073395

c852ad1a-1076-4b60-923c-3cb188458995

01:01:41.925 --> 01:01:45.275

አስቸኳይ ሆኖ አስፈላጊ ነው እና

አስቸኳይ አይደለም የሚሉት ናቸው።

የማስታወሻ መተማመን: 0.920105040073395

73fb1710-d6f3-4b2c-b45f-ee0c1b510b35

01:01:45.275 --> 01:01:48.960

በመቀጠልም ወደታች በመሄድ

አስፈላጊ ያልሆነ እና አስቸኳይ እና

የማስታወሻ መተማመን: 0.920105040073395

38af59e3-f198-4e63-b0fc-3db3015fbf7a

01:01:48.960 --> 01:01:52.980

አስፈላጊ ያልሆነ እና አስቸኳይ ያልሆነ የሚሉት ናቸው።

በዚህ መንገድ

የማስታወሻ መተማመን: 0.920105040073395

56303660-5533-4245-9d1b-517d1a914d91

01:01:52.980 --> 01:01:54.655

ስራዎቻችንን ቅድሚያ መስጠት

የማስታወሻ መተማመን: 0.9086834192276

f42dc239-8c06-43d8-bddd-3948ae05c7c8

01:01:54.655 --> 01:01:58.717

በጣም ቀላል ነገር ነው። ሁሉንም

የምንሰራቸውን ስራዎች ደግሞ

የማስታወሻ መተማመን: 0.9086834192276

1ee23efa-0ae8-4ee1-800d-b2c265f09d00

01:01:58.717 --> 01:02:03.015

ማስታወሻችን ላይ ከፃፍነው ይበልጥ ይቀለጻል።

እነዚህን ነገሮች ፎር ስኩዌር ላይ

የማስታወሻ መተማመን: 0.9086834192276

4a3ea932-2991-4289-af4e-25608a0d9048

01:02:03.015 --> 01:02:06.085

በማስቀመጥ ስራዎቹን በቀላሉ

ማከናወን እንችላለን። በድጋሜ

የማስታወሻ መተማመን: 0.9086834192276

047d7507-9d44-4c3e-98a8-d0a3188b36e5

01:02:06.085 --> 01:02:10.690

ማስታወሻ ላይ ማስቀመጥ አስፈላጊ ነው።

ይህን አፕሊኬሽን ላይ መጠቀም ትችላላችሁ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.9086834192276

a81fab78-ace2-4283-9d93-b2ad6b7988a0

01:02:10.690 --> 01:02:14.374

ይህ አፕሊኬሽን ፎክስ ይባላል።

በስልክ ላይ እንድናወርደው የተዘጋጀ ነው።

የማስታወሻ መተማመን: 0.9086834192276

a7ef2cba-bfb3-48e2-a38d-1692813d770d

01:02:14.374 --> 01:02:18.365

በAPS እውቅና የተሰጠው

አንድ ነገር አለ

የማስታወሻ መተማመን: 0.9086834192276

a125a7a4-883b-4d47-9d81-73c9b7cb9b2b

01:02:18.365 --> 01:02:22.663

ግን እንደምትመለከቱት

ይህንን በቀላሉ ወረቀት ላይ

የማስታወሻ መተማመን: 0.9086834192276

f24825c1-f064-425d-b456-91001e1edb3e

01:02:22.663 --> 01:02:26.040

ማድረግ ትችላለችሁ እና

የት መጀመር እንዳለባችሁ ለመወሰን

የማስታወሻ መተማመን: 0.920367002487183

ad1550e5-ed95-4b0f-8679-1a382ca1c231

01:02:26.040 --> 01:02:29.160

ጥሩ ስትራቴጂ ነው። በተለይ ደግሞ

ለተማሪዎቻችን የትኛው

የማስታወሻ መተማመን: 0.920367002487183

7c12a6ac-4200-4850-9b28-a2ed66d7c8ba

01:02:29.160 --> 01:02:31.860

በጣም አስፈላጊ ነው የሚለውን መወሰን

ከባድ ነገር ነው ምክንያቱም

የማስታወሻ መተማመን: 0.920367002487183

b0a0db61-3c64-4aa3-ab1a-f1382ec9489d

01:02:31.860 --> 01:02:35.640

ብዙ ጊዜ የምንሰራው በጣም

የምንወደውን ነገር ነው እና

የማስታወሻ መተማመን: 0.920367002487183

ffca3802-5c35-4e77-b766-3c73c5c47700

01:02:35.640 --> 01:02:36.990

ከባድ ከሆኑት ነገሮች ጋር መታገል

የማስታወሻ መተማመን: 0.903656899929047

9c1b60a0-0424-47bd-97f7-79d76711aa55

01:02:36.990 --> 01:02:42.733

አንፈልግም። ዴብ ስለቀጣዩ ነገርfor

ከዚህ በፊት በደንብ አብራርታ ነበር

የማስታወሻ መተማመን: 0.903656899929047

e99c83e2-8e6d-48ee-816f-19f1fff681ec

01:02:42.733 --> 01:02:47.809

ግዜ - ግዜ ያዣኛ። ግዜ መያዝ

በጣም የምወደው ነገር ነው።

የማስታወሻ መተማመን: 0.903656899929047

821449a3-81e0-44b4-8ecf-09391f65f063

01:02:47.809 --> 01:02:51.616

ተማሪዎቻችን እቅድ በሚያውቁበት

እና የሚያስቀድሙትን ነገር በሚወስኑበት ግዜ ያግዛቸዋል

የማስታወሻ መተማመን: 0.903656899929047

b9aea919-44a5-4927-b582-37d37834e329

01:02:51.616 --> 01:02:55.423

ግን በሚጀምሩበት ግዜ

ግዜ መያዝ ጥሩ ነው፤

የማስታወሻ መተማመን: 0.906860649585724

0cdd0b61-9395-46d0-9a48-5566c1f3e08f

01:02:56.510 --> 01:03:00.422

የቤት ስራ ስትጀምሩ ወይም

አሳይመንት ስትጀምሩ እና

የማስታወሻ መተማመን: 0.906860649585724

43adb5af-8c59-4fd9-928b-ad2ec60ff1ce

01:03:00.422 --> 01:03:02.704

ሰአቱ ላይ ምልክት ማድረግ

የማስታወሻ መተማመን: 0.885351479053497

c41a75a8-3ee3-4fe2-a9b5-5947545d3f52

01:03:02.704 --> 01:03:05.858

ትችላላችሁ ይህም

እስከሚቀጥለው የእርፍት ሰአታችሁ ድረስ ይሆናል

የማስታወሻ መተማመን: 0.885351479053497

89fc6f40-2dd1-4c5b-8635-8eb896d2fc69

01:03:05.858 --> 01:03:08.509

ይህ ሁልጊዜ ሲመጣ

ማወቅ የምንፈልገው ነገር ነው።

የማስታወሻ መተማመን: 0.930387556552887

7f4fba44-8df3-48a6-9269-d69d4e0b5619

01:03:09.160 --> 01:03:14.174

በቀጣይ ማውራት

የምንፈልገው ሀሳብ

የማስታወሻ መተማመን: 0.930387556552887

57301f5f-7622-4923-b072-3b068f0ef61b

01:03:14.174 --> 01:03:17.798

ትልልቅ ስራዎችን መከፋፈል ነው እና

ይህም hIEPs ጋር አብሮ እናገኘዋለን።

የማስታወሻ መተማመን: 0.930387556552887

590786bf-4e42-4aeb-9faf-dc67bc57a9bd

01:03:17.798 --> 01:03:21.724

አስተማሪዎቻችን

ይህንን ነገር በክፍሎች ውስጥ

የማስታወሻ መተማመን: 0.930387556552887

cd4a754b-1ec8-4381-b242-5b3de84c5f5b

01:03:21.724 --> 01:03:24.442

እየተገበሩት ነው።

ትልልቅ ስራዎችን ወደ አሳይመንት

የማስታወሻ መተማመን: 0.930387556552887

b4e40f84-8884-4f1f-a202-bd66dc9e1932

01:03:24.442 --> 01:03:27.764

ይከፋፍሏል ግን

አንዳንዴ የእኛ ሀላፊነትም ይኖራል ይህም

የማስታወሻ መተማመን: 0.930387556552887

ea94ead8-3b07-4410-859a-4b884dcc221d

01:03:27.764 --> 01:03:31.086

ትልልቅ ስራዎችን እንዴት

ወደ ትንንሽ መክፈል እንችላለን የሚለውን ማሰብ ነው


የማስታወሻ መተማመን: 0.930387556552887

166b8792-1cca-4b17-9dfb-6d15e16bd50f

01:03:31.086 --> 01:03:35.012

በዚህም መልኩ ማሳካት እንችላለን::ስለዚህ

ከዚህ በታች የሰራሁትን ምሳሌ ተመልከቱ



የማስታወሻ መተማመን: 0.930387556552887

7a634c0b-d67c-4c3d-95cf-ace09c59937c

01:03:35.012 --> 01:03:38.636

በእውነቱ የሆነ መተግበሪያ በስልክ እየተጠቀምኩ ነው::

ቱ ዱ ሊስት ይባላል::

የማስታወሻ መተማመን: 0.930387556552887

f8606374-3306-49df-be71-a6267dfb2934

01:03:38.636 --> 01:03:40.750

በጣም የምወደው መተግበሪያ ነው።

የማስታወሻ መተማመን: 0.903483748435974

d893320d-e197-44d4-b39b-fdcb8b968573

01:03:40.820 --> 01:03:45.118

ነገር ግን በወረቀት ወይም በፖስት ኢት ኖትስ

አንድ ጊዜ መስራት ይቻላል፤

የማስታወሻ መተማመን: 0.903483748435974

3bbc95c3-84d7-4fd4-bf9f-a9c5a812d092

01:03:45.118 --> 01:03:48.802

ግን ተማሪዎ ያንን እንዲያከናውን ለመርዳት እንዲያስችል

አዲሱውን እንዴት ወደ

የማስታወሻ መተማመን: 0.903483748435974

2a17b725-84d0-4fd3-96f6-e3d5944deb96

01:03:48.802 --> 01:03:51.872

ንዑስ ተግባራት ማንበብ እንደምትችሉ አብራርቻለሁ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.891655385494232

c1872e0b-9526-4866-906c-a2b806129ddf

01:03:52.450 --> 01:03:56.311

ስለዚህ ተማሪዎ ይህንን ቤት ወስጥ፣ ወይም

ከአስተማሪዎ ጋር አንድ ላይ

የማስታወሻ መተማመን: 0.891655385494232

de15f042-c5b2-4dc3-b133-4fa7c2ac2527

01:03:56.311 --> 01:04:00.172

ወይም በትምህርት ቤት ለመወያየት የተመሰረተ

ቡድን ወስጥ እንዲሰራ ስለመደገፍ

የማስታወሻ መተማመን: 0.891655385494232

68a09814-0e28-4ce7-b439-c00c26c4f01b

01:04:00.172 --> 01:04:03.682

እንድታስቡ እመክራችኋለሁ። እና በመጨረሻም፣ ስራዎችን ስናቅድ እና ቅድሚያ ስንሰጥ

የማስታወሻ መተማመን: 0.891655385494232

09a2bc40-9a57-4d19-8fbf-428dd9606dee

01:04:03.682 --> 01:04:05.437

አንድ ስራ ምን ያህል ጊዜ

የማስታወሻ መተማመን: 0.921827971935272

5497b175-2286-4e3c-b7a3-cebf54a1baa0

01:04:06.050 --> 01:04:09.702

እንደሚወስድ መገመት በጣም አስፈላጊ ስራ ነው ብዬ አስባለሁ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.921827971935272

f18c41d5-e78a-43d5-9095-52d844d5c5cf

01:04:09.702 --> 01:04:13.354

አንዳንድ ጊዜ ነገሮች 15 ደቂቃዎችን ይወስዱብናል ብለን እናስባለን።

የማስታወሻ መተማመን: 0.921827971935272

d9d529b1-bbfb-4050-9bb7-5a3adb469aa9

01:04:13.354 --> 01:04:17.006

በእውነታው፣ 30 ደቂቃብናል፣ ስለዚህ ሁሌም ቤተሰቦችን እና

የማስታወሻ መተማመን: 0.921827971935272

29fb981e-3e75-4fc8-b085-34dcd188cba3

01:04:17.006 --> 01:04:20.326

ተማሪዎቻችን የተግባር ግምት ከፈጸሙ በኋላ

የማስታወሻ መተማመን: 0.921827971935272

09fa621b-b42e-47eb-8a12-2994e669a52d

01:04:20.326 --> 01:04:23.978

በዕለት ዕቅድዎ መሰረት ጊዜዎን

እንዲያስተካክሉ

የማስታወሻ መተማመን: 0.921827971935272

4a29fea6-cbdf-4cc0-a81a-287d45e97dbb

01:04:23.978 --> 01:04:27.962

በሚቀጥለው ጊዜ ተመሳሳይ ስራ

ሲሰሩ የበለጠ ዝግጁ

የማስታወሻ መተማመን: 0.921827971935272

7ecc86e7-83b2-4c54-85c7-9f81843080da

01:04:27.962 --> 01:04:31.946

እንዲሆኑ ተመልሰው በእውነቱ ምን ያህል ጊዜ

የማስታወሻ መተማመን: 0.921827971935272

fb49b1cb-c602-4ee1-860f-d7161e3d1c77

01:04:31.946 --> 01:04:35.598

እንደወሰደባችሁ ይመዝግቡ።

ስለዚህ እነዚህ

የማስታወሻ መተማመን: 0.921827971935272

083ce089-65bb-4e44-94cc-fe6a966f999e

01:04:35.598 --> 01:04:37.590

ቀላል ሃሳቦች እና ጠቃሚ

የማስታወሻ መተማመን: 0.934586763381958

db7ea39b-e219-4515-af9c-fdb256c9673e

01:04:37.590 --> 01:04:40.328

ምክሮች ናቸው። ስለዚህ ጉዳይ የበለጠ ለማውራት

ሁሌም ደስተኛ ነኝ ስለዚህ ወደ እኔ

የማስታወሻ መተማመን: 0.934586763381958

0db5048d-f74e-48c5-8987-f4b3a12051cf
01:04:40.328 --> 01:04:41.832
ወይም በትምህርት ቤት የተመሰረተው
ቡድን ጋር

የማስታወሻ መተማመን: 0.925260305404663

1def2589-c641-4a2e-a739-86b0680c9e7b
01:04:41.832 --> 01:04:45.502
ለመምጣት ነፃነት ይሰጣል:: ኤሪን፣ በጣም አመሰግናለሁ::
እነዚህ በእርግጥ

የማስታወሻ መተማመን: 0.925260305404663

c4434202-196c-4ad0-b061-6875d59ee37c
01:04:45.502 --> 01:04:49.546
ገራሚ ስልቶች ናቸው እና አንዳንዶቹን በራሴ
እስክሞክር መጠበቅ

የማስታወሻ መተማመን: 0.925260305404663

746c9d2a-c070-4803-a8ac-b9550a104802
01:04:49.546 --> 01:04:53.590
አልቻልኩም:: ስለዚህ አሁን ቀጣዩ የምንነጋገርበት
ነገር

የማስታወሻ መተማመን: 0.925260305404663

add2d24e-f5e6-4321-b29b-2a9d5c81abd9
01:04:53.590 --> 01:04:56.286
የቅንብር መታወክ እና የማስታወስ ችሎታ ድክመቶችን
አካሄድ ነው።

ስላይድ 33

እና በጣም፣

የማስታወሻ መተማመን: 0.925260305404663

dad16df6-b9d4-47d6-93a0-50f17ceab635

01:04:56.286 --> 01:04:59.993

በጣም ዕድለኞች ነን። ከባለደረባዬ ኬሊ ማውንቴን ጋር መስራት

የማስታወሻ መተማመን: 0.925260305404663

96960f30-b7a3-4602-9d76-63ba5d0cdee8

01:04:59.993 --> 01:05:03.363

በጣም እወዳለሁ፣ እና ስለ ኬሊ ከምወዳቸው ብዙ ነገሮች

የማስታወሻ መተማመን: 0.925260305404663

52920c6a-430c-41ff-ad4c-b7d78a251c9e

01:05:03.363 --> 01:05:08.081

አንዱ እንደ አንድ የትምህርት ቤት ስነ-ልቦና ባለሙያ ለተማሪዎቻችን

የማስታወሻ መተማመን: 0.925260305404663

c2e1e62c-2ab4-49fc-ab75-6b5cff8f4add

01:05:08.081 --> 01:05:11.451

እነዚህን ልዩ ከግምት ውስጥ የሚገቡ ነገሮችን እንድንገነዘብ

የማስታወሻ መተማመን: 0.925260305404663

bce5f6be-5c5b-4c5c-a3fd-e5bc382e2e98

01:05:11.451 --> 01:05:13.810

የሚረዳ አስደናቂ ግንዛቤ አላት።

የማስታወሻ መተማመን: 0.9373619556427

cb9bc6e9-0eda-4da2-bcc2-5b77f543706d

01:05:13.870 --> 01:05:18.550

አመሰግናለሁ ካትሊን። ስለ ቅንብር እና

የማስታወሻ መተማመን: 0.9373619556427

507b7561-e0c4-4b65-9f8d-13f1c45cbbf6

01:05:18.550 --> 01:05:22.840

ትውስታ ለማውራት ጥቂት ደቂቃዎች
መውሰድ ፈልጎ ነው፣ እና ለልዩ ትምህርት
minutes to talk about processing
and memory, and for any families

የማስታወሻ መተማመን: 0.9373619556427

278d2981-367e-47b7-af42-3160e84ac666
01:05:22.840 --> 01:05:27.130
አዲስ ለሆኑ ማናቸውም ቤተሰቦች
ይህ በጣም

የማስታወሻ መተማመን: 0.9373619556427

6e580187-4569-41a2-9ba8-d4aca6599334
01:05:27.130 --> 01:05:30.640
ከባድ ነው። ቅንብር ምንድነው?
የማቀናበሪያ ቦታዎችስ?

የማስታወሻ መተማመን: 0.9373619556427

564c19ce-265e-4a33-81c2-26906d92bac9
01:05:30.640 --> 01:05:34.150
በመሰረቱ ስለ ማቀናበሪያ ቦታዎች
ስናወራ፣ መማር ስላለብን

የማስታወሻ መተማመን: 0.9373619556427

1accd706-acb4-44d8-b1ee-556ea15ad534
01:05:34.150 --> 01:05:38.050
የአስተሳሰብ እና የማመዛዘን ችሎታዎቻችን

የማስታወሻ መተማመን: 0.9373619556427

486a52da-b23d-4a45-9692-3c1708d1ad17
01:05:38.050 --> 01:05:41.950
ነው። ስለዚህ ይህ የኛ ቅንብር ነው።
ከዚያ

የማስታወሻ መተማመን: 0.9373619556427

befdbff5-5f7b-409b-8244-28016852a3b8
01:05:41.950 --> 01:05:43.120
ስለ ትውስታ ማህደር እናውራለን፤

የማስታወሻ መተማመን: 0.941612660884857

078e17d4-2632-4fd2-a724-119e9556e2a2
01:05:43.780 --> 01:05:48.499
የምናውራው መረጃ እንዴት እንደምናስገባ
፣ እንዴት እንደምናስቀምጠው፤

የማስታወሻ መተማመን: 0.941612660884857

7f686446-e326-4aef-9de6-425aa05ccd2a
01:05:48.499 --> 01:05:53.218
እና እንዴት እንደምናስታውሰው ነው። ስለዚህ
ስለ መማር ስንናገር

የማስታወሻ መተማመን: 0.941612660884857

2f826a6c-2a0b-4d79-a201-2b3665cb3861
01:05:53.218 --> 01:05:57.937
ቅንብር እና ትውስታ በጣም ወሳኝ ናቸው።
ሁላችንም መረጃ

የማስታወሻ መተማመን: 0.941612660884857

0a3eed58-0e86-4799-b990-54d847a8e2da
01:05:57.937 --> 01:06:02.227
በተለያዩ መልኩ እንደምናቀናብር እናውቃለን፤
እና አንዳንዶቻችን

የማስታወሻ መተማመን: 0.941612660884857

0b97d1e4-8636-4577-a39c-3301aa7535a4
01:06:02.227 --> 01:06:06.517
በአቀጣጠር እና ትውስታ ችሎታዎቻችን
ውስጥ የምር መታወክ ሊኖር ይችላል።

የማስታወሻ መተማመን: 0.941612660884857

9b7bdf4-3feb-4747-a7d0-a87bd440b310
01:06:06.517 --> 01:06:10.807
የመማር ዕክል ወይም ሌሎች ልዩ ፍላጎቶች
ያሏቸው ብዙ ተማሪዎቻችን

የማስታወሻ መተማመን: 0.941612660884857

e0ed1c1c-cbf1-4bfa-9fee-93411210d8d6
01:06:10.807 --> 01:06:12.952
የአቀነባበር ወይም የማስታወስ ችግር

የማስታወሻ መተማመን: 0.935522019863129

19c96f72-9c6a-4157-ab72-f15e88b49d25
01:06:12.952 --> 01:06:17.126
አለባቸው። መረጃን የምናቀነባብርበት መንገድ
የመማር ዘይቤ እና

የማስታወሻ መተማመን: 0.935522019863129

f4447c20-a8b4-425a-a9d6-7b963dc38f32
01:06:17.126 --> 01:06:23.678
የምንማርበት መንገድ ላይ ተፅዕኖ ያሳድራል፣
እና ተማሪዎቻችን ምን አይነት

የማስታወሻ መተማመን: 0.935522019863129

4c082e3d-86d8-4c32-9226-bfea1a5e841e
01:06:23.678 --> 01:06:29.294
የመማር ዘይቤ እንዳላቸው እና የበለጠ
ስኬታማ ተማሪዎች እንዲሆኑ

የማስታወሻ መተማመን: 0.935522019863129

da6f3e79-0c96-4e90-af5b-4ad6ed81dfae
01:06:29.294 --> 01:06:33.974
ምን ሊያስፈልጋቸው እንደሚችል
ማሰብ አለብን። ስለዚህ በአጭሩ፣

የማስታወሻ መተማመን: 0.935522019863129

e0ec8976-6753-4ef2-ad69-15d56ca94958
01:06:33.974 --> 01:06:37.250
መስማት የሚችሉ ተማሪዎች የሚነገር
መረጃ ወይም

የማስታወሻ መተማመን: 0.935522019863129

a789e29a-e687-4a58-98bd-a0f5a5d3ddf3
01:06:37.250 --> 01:06:41.930
በጅሯቸው በኩል የሚገባ መረጃን ይመርጣሉ።
ማየት የሚችሉ ተማሪዎቻችን

የማስታወሻ መተማመን: 0.935522019863129

2479fe35-a648-4414-a79c-4621c946c8a9
01:06:41.930 --> 01:06:43.334
ምስላዊ መረጃን ይመርጣሉ። አካላዊ ንቁ

የማስታወሻ መተማመን: 0.914475500583649

56daf53d-9298-4f58-8797-3f06e2535cad
01:06:43.334 --> 01:06:45.793
ተማሪዎች ምናልባት የሚነካኩ ነገሮችን
ይመርጣሉ፤

የማስታወሻ መተማመን: 0.914475500583649

1a27cb6b-e46d-4f4a-84aa-465fca81d72f
01:06:45.793 --> 01:06:48.739
እናም የበለጠ እጃቸውን ይጠቀማሉ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.921347975730896

d580dcf8-fdf7-4df4-8e1f-8d04f7dbeaa3
01:06:49.440 --> 01:06:54.709
በመመሪያው ወስጥ በርካታ ሞዳሎችን አንድ
ላይ ማጣመር ወይም መጠቀም

የማስታወሻ መተማመን: 0.921347975730896

b8069f3a-5767-4c84-98fd-7c7ef13ac27b
01:06:54.709 --> 01:06:59.978
እንቸላለን፣ ይህን ስናደርግ፣ መልቲሞዳል መመሪያ
ይባላል፣

የማስታወሻ መተማመን: 0.921347975730896

aa2421a4-ec4c-4ee4-ab9b-bf9157540b48
01:06:59.978 --> 01:07:05.247
እናም ብዙዎቻችን በተለያዩ ሞዳሎች

የማስታወሻ መተማመን: 0.921347975730896

f569b757-fbdd-4530-9af8-9d6ca0fafc9a
01:07:05.247 --> 01:07:08.600
ስንማር በተሻለ ሁኔታ እንሰራለን። ስለዚህ፣
ወረርሺኙ ከተከሰተበት

የማስታወሻ መተማመን: 0.921347975730896

b393b16d-b9f3-4628-80ae-e05a7db2fcc0
01:07:08.600 --> 01:07:13.390
ጊዜ አንስቶ ሁላችሁም የተማሪዎቻችሁን ዘይቤ
ለማስተዋል

የማስታወሻ መተማመን: 0.921347975730896

47e14baf-676e-408b-9b7b-dcd3b0ef1904
01:07:13.390 --> 01:07:15.306
ጥሩ ዕድል አግኝታችኋል።

የማስታወሻ መተማመን: 0.933470070362091

3ec7f026-2c81-4e58-9115-ceafb199e8ad
01:07:15.910 --> 01:07:20.694
ካላገኛችሁ ወይም እርግጠኛ ካልሆናችሁ፣
የተማሪዎቻችሁን

የማስታወሻ መተማመን: 0.933470070362091

4eb58f4b-55bd-4a9f-89d2-1773c01d9ef5

01:07:20.694 --> 01:07:24.374
አስተማሪዎች፣ IEP ቡድን አባላት ስለ
አስተሳሰባቸው አነጋግሯቸው። ነገር ግን፣

የማስታወሻ መተማመን: 0.933470070362091

a2f51ad9-065d-4559-ae8f-78d1ad1e10e3
01:07:24.374 --> 01:07:27.686
በምናብ በሚማሩበት ወቅት የልጅዎ
የመማር ዘይቤ

የማስታወሻ መተማመን: 0.933470070362091

ae11d4fe-86a1-46f7-aa72-0bfeb007ade9
01:07:27.686 --> 01:07:31.366
ትንሽ ተቀይሮ ሊሆን ይችላል።
በጣም የተጨነቁ

የማስታወሻ መተማመን: 0.933470070362091

e7a7b2f3-b2ff-432c-86c5-a0fe9af4997d
01:07:31.366 --> 01:07:35.046
በርካታ ወላጆችን አነጋግረዋል። ታውቃላችሁ፣ ሙሉ
ህይወታቸውን

የማስታወሻ መተማመን: 0.933470070362091

448fca79-2930-431c-9c83-a11cdb9ac788
01:07:35.046 --> 01:07:39.094
ልጆቻቸው የዕይታ ተማሪዎች እንደሆኑ
ነው የተነገራቸው፣

የማስታወሻ መተማመን: 0.933470070362091

28859dfd-588a-4a1d-b2ea-16b9f9bd3384
01:07:39.094 --> 01:07:42.774
ግን በአብዛኛው ምስላዊ የሆነው ከምጥውተር
ስክሪን

የማስታወሻ መተማመን: 0.933470070362091

79cab8f1-428e-4910-898b-7c99d0046cf3
01:07:42.774 --> 01:07:46.086
ፊት ለፊት ለመቀመጥ በጣም አስቸጋሪ

የማስታወሻ መተማመን: 0.948151051998138

b4725cb7-d822-4ffd-9bc2-145a07521d99
01:07:46.090 --> 01:07:49.560
ጊዜ ይሆንባቸዋል። ስለዚህ ከቡድንዎ ጋር
ቀድሞ ስለነበሩ

የማስታወሻ መተማመን: 0.948151051998138

c079e8de-699c-4004-b934-e61a3b5c6d01
01:07:49.560 --> 01:07:52.683
አቅርቦቶችና ስልቶች ይነጋገሩ፤

የማስታወሻ መተማመን: 0.948151051998138

f4f1f71c-f7af-44d8-857b-1f5cef8d80a0
01:07:52.683 --> 01:07:57.194
ግን ቤት ውስጥ እየተካሄደ ስለላው ነገር እና

የማስታወሻ መተማመን: 0.948151051998138

dbf01a7e-9342-4975-b1e8-e5a2a413b92b
01:07:57.194 --> 01:07:59.276
በዚህ ምናባዊ ክፍል ምን አንድሚፈልጉት

የማስታወሻ መተማመን: 0.934698224067688

7c3066ca-4936-4523-ac8f-aea940e7f6ba
01:07:59.276 --> 01:08:05.180
ይነጋገሩ። በመሠረቱ ማድረግ የምንፈልገው
የተማሪዎቻችንን

የማስታወሻ መተማመን: 0.934698224067688

5c108828-ef00-49f6-a661-458dec438a00
01:08:05.180 --> 01:08:08.960
ጥንካሬዎች ድክመቶቻቸውን ለማካካስ

አብሮ

የማስታወሻ መተማመን: 0.934698224067688

79900e96-36c8-4f5f-8ede-6dc592edcd27

01:08:08.960 --> 01:08:13.580

ማጣመር ነው። ምክንያቱም እኛ የምናውቀው

የቅንብር እና ትውስታ ችግሮች

የማስታወሻ መተማመን: 0.934698224067688

8563a3e7-2ae6-4f3c-951d-948f84674749

01:08:13.580 --> 01:08:17.780

ሲኖሩብን መረጃ የማስቀመጥ እና የማስታወስ

የማስታወሻ መተማመን: 0.934698224067688

a017bfe0-29cf-47a4-b996-6b1b04049555

01:08:17.780 --> 01:08:21.980

ዕክል እንደሚያጋጥመን ነው። ልንረሳ እንችላለን፤

ምላሽ ለመስጠት ወይም

የማስታወሻ መተማመን: 0.934698224067688

54f76be3-9494-445b-8b89-c961bc00574c

01:08:21.980 --> 01:08:25.760

የተሰጡንን ስራዎች ለማጠናቀቅ ልንዘገይ

እንችላለን፤ እንዲሁም

የማስታወሻ መተማመን: 0.934698224067688

dace0476-7cea-408b-81d4-721ef9bd084d

01:08:25.760 --> 01:08:29.120

የመረዳት ችግሮች ይኖሩብናል። ስለዚህ ጥንካሬዎቻችንን

የማስታወሻ መተማመን: 0.934698224067688

cda7a51e-8a01-48f7-90cb-dfe4e7ab49cc

01:08:29.120 --> 01:08:30.380

እና ድክመቶቻችንን ማጣመር

የማስታወሻ መተማመን: 0.938411235809326

383740f5-709e-425a-a013-2f4d77cc7c84
01:08:30.450 --> 01:08:34.670
ይረዳል። ለምሳሌ፣ ልጆች በማስታወስ
ችሎታ ዕጥረት

የማስታወሻ መተማመን: 0.938411235809326

10570aa9-c3eb-4a65-bc06-e21f58ddadf9
01:08:34.670 --> 01:08:39.734
ምክንያት መረጃን ለማስታወስ ሲችሉ፣
ዝርዝር መረጃ ልንሰጥባቸው እንችላለን፣

የማስታወሻ መተማመን: 0.938411235809326

7464a2b3-8f3f-4296-bb63-6678412369d6
01:08:39.734 --> 01:08:44.376
ለምሳሌ። ስለዚህ የቅንብር ወይም የማስታወስ ችግር
ላለባቸው

የማስታወሻ መተማመን: 0.938411235809326

3b07fc13-7b60-4667-943c-a4c8b32cae95
01:08:44.376 --> 01:08:48.596
ልጆቻችን ብዙ መጠቀም የምንችላቸው አይነት

የማስታወሻ መተማመን: 0.934809982776642

55f557fd-636e-41cb-bfcc-8e0ae7269ca0
01:08:48.596 --> 01:08:53.847
አቅርቦቶች አሉ። እናም ቀጥሎ ያለው
ምስል ላይ አንድ ሁለት

የማስታወሻ መተማመን: 0.934809982776642

a736a7bd-d176-4896-9fc3-40bf9ce5306b
01:08:53.847 --> 01:08:57.717
ከግምት ውስጥ ማስገባት ያለብን ነገሮች። እንደገና፣ የተማሪዎቻችሁ
ጥንካሬዎች ላይ ስሩ።

ስላይድ 34

ታውቃላችሁ፣ ተማሪዎችሁ

የማስታወሻ መተማመን: 0.934809982776642

edd577df-bcdd-409e-96f9-65d1e48bd11d

01:08:57.717 --> 01:09:02.361

የምር የዕይታ ተማሪ ነው ብላችሁ

የምታስቡ ከሆነ እና

የማስታወሻ መተማመን: 0.934809982776642

708c13f4-696d-4ed3-8e8a-5ae8a9f9664a

01:09:02.361 --> 01:09:07.392

ብዙ ንግግር እየተከናወነ ከሆነ፣

ከትምህርቱ ጋር

የማስታወሻ መተማመን: 0.934809982776642

c1ffd998-9384-4b45-a613-7cc7aafb5dbf

01:09:07.392 --> 01:09:12.036

አብሮ የሚሄድ ምስል ካለ ተመልከቱ።

እንዲሁም፣ ተማሪዎቻችሁ የተሰጣቸውን

የማስታወሻ መተማመን: 0.934809982776642

0c3f5da5-cc3e-4747-b8cd-7719e07d7496

01:09:12.036 --> 01:09:15.132

ስራ ሲጀምሩ ግልፅ እንደሆነላቸው

የማስታወሻ መተማመን: 0.934809982776642

415327b5-41b5-4fad-a443-5f31c2bcd8d4

01:09:15.132 --> 01:09:18.228

ያረጋግጡ። ከመጀመራቸው በፊት አቅጣጫዎቹን

የማስታወሻ መተማመን: 0.934809982776642

9e968633-bdca-4141-bfa2-513764408dc1

01:09:18.228 --> 01:09:19.776

መረዳታቸውን ያረጋግጡ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.932721495628357

cf57cdcb-813d-4258-8110-b6e431dc1717

01:09:19.820 --> 01:09:24.212

ከዚያም ሰርተው ሲጨርሱ፣ መመሪያዎቹን

በደንብ

የማስታወሻ መተማመን: 0.932721495628357

807afda1-e547-466a-9964-2f374b4a41fa

01:09:24.212 --> 01:09:27.872

መረዳታቸውን እና በትክክል ማለቁን

የማስታወሻ መተማመን: 0.932721495628357

0076e42f-d938-485f-96bd-de6de68151d1

01:09:27.872 --> 01:09:31.166

ያረጋግጡ። የቅንብር ችግር ያለባቸው

አብዛኞቹ ልጆቻችን

የማስታወሻ መተማመን: 0.932721495628357

9bc6473d-811c-4202-9b40-a8d8f67ab4c5

01:09:31.166 --> 01:09:34.826

ሊቸኩሉ ይችላሉ። ሁሉንም

መመሪያ ላያዩት

የማስታወሻ መተማመን: 0.932721495628357

66cc8624-49e1-4499-b01c-250ed5babe44

01:09:34.826 --> 01:09:38.486

ይችላሉ፣ ስለዚህ ለማረጋገጥ ያንን ተጨማሪ

እርምጃ መውሰድ

የማስታወሻ መተማመን: 0.932721495628357

8fe2b49d-cbde-4331-bb47-4bab68d001ca

01:09:38.486 --> 01:09:43.610

በጣም አስፈላጊ ነው። የማቀናበር እና የማስታወስ

ችግር ያለባቸው

የማስታወሻ መተማመን: 0.932721495628357

8bd6ab43-ea00-41ef-8bf0-2346eaa63bef

01:09:43.610 --> 01:09:48.002

ልጆቻችን ጋር የጊዜ ገደብ ያለውና

የፍጥነት ስራ

የማስታወሻ መተማመን: 0.932721495628357

56050c43-708c-46ab-bc40-c7458b144b3a

01:09:48.002 --> 01:09:49.466

ማስወገዳችንን ማረጋገጥ

የማስታወሻ መተማመን: 0.899777173995972

6a568a3f-50fe-4b43-8952-53d9d408fdb6

01:09:49.466 --> 01:09:54.192

አለብን። ፅንሰ-ሀሳቦች ላይ እንዲያተኩሩ

ይፍቀዱላቸው። ከኤሪን እና ዴብ

የማስታወሻ መተማመን: 0.899777173995972

df5b406e-9640-46b5-9b40-15d38eb51efb

01:09:54.192 --> 01:09:59.450

አንዳንድ ምርጫ ምክሮች ቀድሞን አግኝተናል፣

ነገር ግን

የማስታወሻ መተማመን: 0.899777173995972

bd19d959-b514-4e4f-8543-10c4ebbefc34

01:09:59.450 --> 01:10:05.664

ሉሎች፣ ወይም ካርታዎች ወይም ለመቁጠሪያ

ትንሽዬ ኪዩቦች መጠቀም የሚችሉ

የማስታወሻ መተማመን: 0.899777173995972

6cefdd35-37f4-4350-a15b-53f0f36655c5

01:10:05.664 --> 01:10:10.922

ልጆች እነዚህን መሰሪያዎች ሂሳብ ላይ

የማስታወሻ መተማመን: 0.899777173995972

39ed1812-c349-43cc-950e-e00b6c0e4230

01:10:10.922 --> 01:10:15.224

የመደመር እና የመቀነስ ፅንሰ-ሃሳብ ላይ

ለማተኮር ይጠቀሙባቸዋል። አሁንም፣

የማስታወሻ መተማመን: 0.899777173995972

e5f5e4cf-f1fe-4e21-a9f8-df3506a5f52b

01:10:15.224 --> 01:10:19.048

በተቻለ ጊዜ መልቲሞዳል መመሪያ

ይጠቀሙ፣ እና

የማስታወሻ መተማመን: 0.899777173995972

9f78f0f0-e6ce-4617-ae8f-38f40c44efcf

01:10:19.048 --> 01:10:21.916

ሁሌም ለምላሽ እና ስራ ማጠናቀቅ

የማስታወሻ መተማመን: 0.900588512420654

3b424396-c8dc-43f8-979d-6b029dbbffa3

01:10:21.916 --> 01:10:26.640

የመጠበቂያ ጊዜ ይፍቀዱ። ስለዚህ

እነዚህ ጥቂት ምክሮች

የማስታወሻ መተማመን: 0.900588512420654

a9b28241-d98c-4dda-857f-2856938ec5e7

01:10:26.640 --> 01:10:30.870

ናቸው። አሁንም፣ ከቡድናችሁ ጋር

በጋራ ይስሩ። ልጅዎች ምን አይነት ተማሪ

የማስታወሻ መተማመን: 0.900588512420654

9fef0c61-ea4e-486a-8b3b-9b707ae04e38

01:10:30.870 --> 01:10:35.523

እንደሆነ የእውነት ለመረዳት እና በጥንካሬዎቻቸው

አና ደካማ ጎኖቻቸው

የማስታወሻ መተማመን: 0.900588512420654

b7295fa9-1ee0-4bdd-970f-1fdb495e0cc0

01:10:35.523 --> 01:10:40.599

መሰረት ለመርዳት ከአስተማሪዎቻችሁ ጋር

የማስታወሻ መተማመን: 0.900588512420654

661b4527-7f26-46ab-83f6-7b6ee1087074

01:10:40.599 --> 01:10:45.252

አብረው ይስሩ። አሁን ባለንበት

የማስታወሻ መተማመን: 0.900588512420654

a34c9a9b-8e0c-4b5f-8d29-1fe59528a177

01:10:45.252 --> 01:10:49.905

ምናባዊ የመማማሪ ሁኔታ ላይ የግንኙነት ፍላጎቶችን

ስላይድ 35

ከግምት ውስጥ ማስገባት ስላለው

የማስታወሻ መተማመን: 0.900588512420654

e76f7278-913a-4540-82ee-865fa2212c63

01:10:49.905 --> 01:10:53.289

ወሳኝ ጠቀሜታ ለምትናገረው

የማስታወሻ መተማመን: 0.930611848831177

e0055f9e-3343-4d51-9389-a2d85895463f

01:10:53.360 --> 01:10:57.768

ካትሊን መድረኩን ለትንሽ ጊዜ

የማስታወሻ መተማመን: 0.930611848831177

20be38a7-b2f8-422b-a32a-6872cb6748b2

01:10:57.768 --> 01:10:59.421

እስጣታለሁ። ካትሊን?

የማስታወሻ መተማመን: 0.939333498477936

85047b38-38e2-46c5-a636-08795900ff60
01:11:00.030 --> 01:11:04.398
እሺ፣ ዛሬ ልናነሳቸው ከታሰቡት
ስድስት ጉዳዮች

የማስታወሻ መተማመን: 0.939333498477936

e4643f19-6e0c-4325-a430-1b4631766b67
01:11:04.398 --> 01:11:08.430
የመጨረሻው በእርግጥ

የማስታወሻ መተማመን: 0.939333498477936

d22e887f-d2fe-4568-8abf-21cb7e82a699
01:11:08.430 --> 01:11:12.462
የግንኙነት ፍላጎት ነው፣ እና የስክሪኑ
አናት ላይ ሁለት ትላልቅ ቃላት ይታያሉ

የማስታወሻ መተማመን: 0.939333498477936

78496378-f4a8-44bd-86ce-61e47c0b74d9
01:11:12.462 --> 01:11:15.486
ብዬ አስባለሁ - ተደራሽነት እና ተሳትፎ።
ግንኙነት

የማስታወሻ መተማመን: 0.939333498477936

384822dd-4a94-4fed-8e5d-a1e4d1b9afda
01:11:15.486 --> 01:11:19.854
መሰረታዊ የሰብአዊ መብት ነው፣ እና እያንዳንዱ
ተማሪያችን

የማስታወሻ መተማመን: 0.939333498477936

ff0d1cd2-da52-4936-885b-c972b40acc59
01:11:19.854 --> 01:11:23.214
ይህ ስርዓት እንዲኖረው ለማረጋገጥ
በጣም ግልፅ እና ወደ ነጥቡ

የማስታወሻ መተማመን: 0.939333498477936

a5d6125b-4372-440e-8163-431ac86e462c
01:11:23.214 --> 01:11:27.582
መሆን አለብን። ይህ የAPS ትልቅ
ዕሴት ነው - ሁሉም ተማሪዎች

የማስታወሻ መተማመን: 0.939333498477936

4843b414-5705-4cc1-b128-06186792e25f
01:11:27.582 --> 01:11:30.942
ውጤታማ የግንኙነት ስርዓት
እንዲኖራቸው እና

የማስታወሻ መተማመን: 0.939333498477936

27e99dff-4162-4c6a-b282-da362aa1f352
01:11:30.942 --> 01:11:33.294
ፍላጎቶቻቸውን እና ምሾቶቻቸውን የሚያስተላልፏቸው
መንገድ እንዲኖራቸው ማረጋገጥ ነው።

የማስታወሻ መተማመን: 0.919365108013153

2e72c336-9ee7-4b9c-9c79-419becebe7ad
01:11:33.300 --> 01:11:36.750
መመሪያን እንዲያገኙና ትምህርቱ ውስጥ
እንዲሳተፉ

የማስታወሻ መተማመን: 0.919365108013153

6b460694-1085-40a8-8db8-944c0876604a
01:11:36.750 --> 01:11:38.820
የሚያግዟቸውን የግንኙነት ድጋፎች
ይፈልጋሉ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.919365108013153

ae0d21e0-4620-477d-a894-d900258e8d4d
01:11:38.820 --> 01:11:42.615
ታዲያ፣ በቤት ውስጥ ልጅዎን
ሲደግፉ እና

የማስታወሻ መተማመን: 0.919365108013153

00e7863a-1c90-4043-81b2-cc7b099350b7

01:11:42.615 --> 01:11:47.445

ከIEP ቡድንዎ ጋር አብረው ሲሰሩ፣

ሊያስቡባቸው የሚገቡ

የማስታወሻ መተማመን: 0.919365108013153

be3127d4-7d2b-4ebe-a05c-3237f66fdd91

01:11:47.445 --> 01:11:50.895

ጥቂት ሃሳቦች ነበሩን። እና ከእነዚህ

መሰረዎቻቸው ውስጥ

የማስታወሻ መተማመን: 0.919365108013153

95ec81bd-8754-498c-8e37-3554ab3708e7

01:11:50.895 --> 01:11:54.345

የተወሰኑት ምናባዊ ትምህርት ለማግኘት

ብቻ ሳይሆን፣ በአጠቃላይ

የማስታወሻ መተማመን: 0.919365108013153

942abe4d-bf62-46be-8930-5b17d0087396

01:11:54.345 --> 01:11:56.760

ውጤታማ የሆነ ግንኙነት እንዲኖር

ይረዳሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እና

የማስታወሻ መተማመን: 0.919365108013153

f470ab2a-9842-4ff1-b70a-0bdb51cb3691

01:11:56.760 --> 01:12:01.935

ማድረግ የምንፈልገው የመጀመሪያው ነገር

ልጆች ትምህርት

የማስታወሻ መተማመን: 0.919365108013153

2077dd49-f727-4dd5-bab2-88e0462f3f9a

01:12:01.935 --> 01:12:04.350

በሚቀበሉት ጊዜ፣ ግልፅ የሆኑ

መመሪያዎች መኖራቸውን ማረጋገጥ ነው።

የማስታወሻ መተማመን: 0.927997946739197

3a77ec64-6b93-4793-a422-2a5b0dd8d842

01:12:04.390 --> 01:12:07.316

ምስሎችን መጠቀም በእርግጥ ሊረዳ

ይችላል፣ እና አንዳንድ ጊዜ

የማስታወሻ መተማመን: 0.927997946739197

9270f172-68da-40ab-a457-250df2590d81

01:12:07.316 --> 01:12:10.508

ቋንቋን ቀለል ማድረግ እንዳለብን

ልብ ልንል ይገባል። ስለዚህ

የማስታወሻ መተማመን: 0.927997946739197

13b27a56-68a3-4669-aa3b-743430026577

01:12:10.508 --> 01:12:13.168

ምናልባት አንድን ልጅ ሁለት ወይም

ሶስት ደረጃ ያለው

የማስታወሻ መተማመን: 0.927997946739197

084f736e-98ea-43b0-a2b1-d5dbb9a34af7

01:12:13.168 --> 01:12:16.360

መመሪያ ከመስጠት ይልቅ፣ አንድ ላይ

ጨምቀን በአንድ ጊዜ መስጠት

የማስታወሻ መተማመን: 0.927997946739197

c3691746-a9a6-4f10-a557-f0a168af4b43

01:12:16.360 --> 01:12:19.286

ይሻላል፣ እንዲሁም ልናስተላልፍ

የምንሞክረውን ነገር

የማስታወሻ መተማመን: 0.927997946739197

911b4a70-9990-41fe-9ea6-dcf87f062e4b

01:12:19.286 --> 01:12:21.680

እየገባቸው እንደሆነ ለማረጋገጥ
ቀላል ቋንቋ መጠቀም አለብን። እና ይህን

የማስታወሻ መተማመን: 0.927997946739197

1d57b264-384b-457c-986d-893dcd72484c
01:12:21.680 --> 01:12:25.404
ለማድረግ ከምንጠቀምባቸው መንገዶች
አንዱ የግንዛቤ ፍተሻ

የማስታወሻ መተማመን: 0.927997946739197

39f1fe57-11bf-4792-97aa-17768c468171
01:12:25.404 --> 01:12:27.798
የምንለው ነው። እና ይህ በመሰረቱ
ለማረጋገጥ

የማስታወሻ መተማመን: 0.927997946739197

b8d71993-51b5-4ce6-9924-0b87b3798018
01:12:27.798 --> 01:12:30.990
ልጅዎን የምትፈትሹበት ነው - ምናልባትም
መልሰው እንዲደግሙ ማድረግ ነው። "እሺ፤

የማስታወሻ መተማመን: 0.927997946739197

4db89636-2bd7-45d4-9ff2-85902851a7fb
01:12:30.990 --> 01:12:34.182
ታዲያ ወደላይ ስትሮጥ ምን ልታመጣ
እንደሆነ እንደገና ንገረኝ?"

የማስታወሻ መተማመን: 0.927997946739197

0c871d91-ef5d-4ac3-8dc1-611484ea8bb2
01:12:34.182 --> 01:12:36.310
"በርሳዬን እና እርሳሴን

የማስታወሻ መተማመን: 0.929981172084808

c77f66d5-59b2-41c2-bc41-d96dd6630612
01:12:36.310 --> 01:12:39.160

ለመጣ ነው።" ስለዚህ፣ እነዚያን የግንዛቤ ፍተሻዎች መጠቀም እንፈልጋለን።

የማስታወሻ መተማመን: 0.929981172084808

818140f3-b2fb-487d-b4f1-0da2ac17c1a6
01:12:39.160 --> 01:12:42.570
ኬሊ ስለ ቅንብር እና የመጠበቂያ ጊዜን ስለመጠቀም

የማስታወሻ መተማመን: 0.929981172084808

5021a79c-18f4-40b1-8ccc-f8ac4407c331
01:12:42.570 --> 01:12:45.050
ትንሽ አውርታለች፣ እና የግንኙነት ፍላጎት ለላቸው ተማሪዎች

የማስታወሻ መተማመን: 0.929981172084808

13cbc5c5-e88c-41bb-94b8-d750a271530f
01:12:45.050 --> 01:12:49.390
ቋንቋውን ለማገናዘብ ለመረዳት ዕድል እንዲኖራቸው

የማስታወሻ መተማመን: 0.929981172084808

d3c82241-3960-4834-bf88-1b923159c066
01:12:49.390 --> 01:12:52.490
ጊዜና ቦታ መስጠት፣ እንዲሁም

የማስታወሻ መተማመን: 0.929981172084808

d2287cb6-e766-4232-8828-e17d3288b804
01:12:52.490 --> 01:12:55.590
ምላሽ እንዲሰጡ ጊዜ መስጠት አስፈላጊ ነው።

የማስታወሻ መተማመን: 0.929981172084808

7ed1d597-3005-418e-bd7e-da3498aa6508
01:12:55.590 --> 01:12:59.000

አንዳንድ ልጆች ለመመለስ በጣም ፈጣን
ሲሆኑ፣ ለሌሎች ልጆች

የማስታወሻ መተማመን: 0.929981172084808

60b7d9d3-6625-4ac4-915b-c43f68f0b8d6
01:12:59.000 --> 01:13:03.340
ደግሞ የበለጠ ትዕግስት ሊኖረን
ይገባል፣ ሊያስተላልፉ

የማስታወሻ መተማመን: 0.929981172084808

ba7a6026-7a4a-41e6-9ef9-4d21fb9ca155
01:13:03.340 --> 01:13:06.440
የሚሞክሩትን ነገር ለመረዳት ጊዜ
ልንሰጣቸው ይገባል። በጣም አስደናቂ

የማስታወሻ መተማመን: 0.929981172084808

bf71a03e-6444-433a-9b10-7a22d84d2c1e
01:13:06.440 --> 01:13:07.680
ከሆኑት ዕሴቶች ውስጥ አንዱ፣ እንደማስበው፣

የማስታወሻ መተማመን: 0.937067866325378

48678614-63ef-402d-8106-e4530e50c9e4
01:13:07.790 --> 01:13:11.147
የግንኙነት ፍላጎት ያላቸው ብዙ ተማሪዎቻችን
የንግግር እና የቋንቋ

የማስታወሻ መተማመን: 0.937067866325378

d105a42c-6f73-4c07-8815-1d3ad886dd18
01:13:11.147 --> 01:13:14.504
ባለሙያዎች አሏቸው።
ገራሚ የሆነ

የማስታወሻ መተማመን: 0.937067866325378

de014982-1a1b-4585-81b8-cbd41071b12e
01:13:14.504 --> 01:13:18.234

የንግግር እና የቋንቋ ባለሙያዎች
ቡድን አለን። አብዛኞቻችሁ

የማስታወሻ መተማመን: 0.937067866325378

ebfa2e65-268f-45d8-8ccb-7e2ebbb8347d
01:13:18.234 --> 01:13:21.964
የልጅዎ IEP ቡድን ላይ የንግግር እና
የቋንቋ ባለሙያ

የማስታወሻ መተማመን: 0.937067866325378

ab79da38-c9cf-49dc-98ec-5ee84d94beab
01:13:21.964 --> 01:13:26.067
ሊኖራችሁ ይችላል፣ ስለዚህ በዚህ
ምናባዊ መመሪያ ሁኔታ እንዴት

የማስታወሻ መተማመን: 0.937067866325378

6b6ad657-66c6-481d-be23-df0e5900604b
01:13:26.067 --> 01:13:30.170
በቡድን እና በቤት ውስጥ መግባባትን
እንዴት መደገፍ እንዳለብዎት፣

የማስታወሻ መተማመን: 0.937067866325378

12b7c8fa-e03f-4e99-97dd-b3fe524ebee8
01:13:30.170 --> 01:13:33.900
ግልፅ መነጋገርን እንዴት ማበረታታት
እንዳለብዎት እንዲሁም

የማስታወሻ መተማመን: 0.937067866325378

5f6869bc-d7dd-4ba7-badd-2ee6a7dff87c
01:13:33.900 --> 01:13:35.765
ወሳኝ ስለሆነ ማህበረሰባዊ ግንኙነትን
እንዴት ማበረታታት እንደሚቻል

የማስታወሻ መተማመን: 0.937067866325378

dac04b16-c166-42d8-89f4-b89704fac829

01:13:35.765 --> 01:13:38.376

የእነሱን ምክርና ግብዓት እንዲሹና እንዲጠይቁ

የማስታወሻ መተማመን: 0.937067866325378

871bc1e6-532a-47c1-9ced-58e40de027f2

01:13:38.376 --> 01:13:40.614

እንመክራችኋለን።

የማስታወሻ መተማመን: 0.930753409862518

98fffc48-947a-464b-9e81-7404e22a5763

01:13:40.700 --> 01:13:43.756

አንዳንድ ተማሪዎቻችን ተጨማሪ እና

አማራጭ የሚባሉ

የማስታወሻ መተማመን: 0.930753409862518

a4c9cbbe-4ce7-479c-9e31-0bf92930647d

01:13:43.756 --> 01:13:46.430

የግንኙነት ስርዓቶች አሏቸው፣

እና እነዚህ

የማስታወሻ መተማመን: 0.930753409862518

ab80c93a-b503-405a-98c8-93169c0875c7

01:13:46.430 --> 01:13:50.250

ልጆች አብዛኛውን ጊዜ ለመግባባት

የሚጠቀሙባቸው መሳሪያዎች ናቸው። ስለዚህ

የማስታወሻ መተማመን: 0.930753409862518

86f8579e-f1d3-4232-aff8-71af76d83102

01:13:50.250 --> 01:13:54.070

የልጁን ተሳትፎ ለማረጋገጥ እንዴት

መሳሪያውን

የማስታወሻ መተማመን: 0.930753409862518

370bd420-b13e-4027-bc51-d2edec419bba

01:13:54.070 --> 01:13:58.272

ማዘጋጀት እንዳለብን ለመወያየት
ቤተሰቦች እና ተማሪዎች ከቡድኑ ጋር

የማስታወሻ መተማመን: 0.930753409862518

16333f62-b6db-4e6f-90c8-0374acb69918

01:13:58.272 --> 01:14:01.710

አብሮ መስራት ወሳኝ ነው። ስለዚህ፣ ለምሳሌ፣

የማስታወሻ መተማመን: 0.930753409862518

b79141ed-ca2d-4b9f-84f6-301a527a45fe

01:14:01.710 --> 01:14:07.058

አንድ ልጅ መሰሪያውን ተጠቅሞ
ጥያቄ እንዲመልስ የሚያስችል

የማስታወሻ መተማመን: 0.930753409862518

d20d81b9-dbf6-4f12-b1f0-59ce237500e0

01:14:07.058 --> 01:14:11.260

ግልፅ መንገድ አለን? በቴክኒካዊ
አካላት እና

የማስታወሻ መተማመን: 0.938854336738586

ef23a16d-419e-4f8f-aec4-b3f2d03c8d2a

01:14:11.290 --> 01:14:13.906

የተጨማሪና የአማራጭ የተግባቦት
ስርዓቶች ላይ

የማስታወሻ መተማመን: 0.938854336738586

18f1062c-e37a-4c49-ab0c-3faf1e9fe173

01:14:13.906 --> 01:14:16.522

ከቡድንዎ ጋር መስራትዎን ያረጋግጡ፣ ለምሳሌ

የማስታወሻ መተማመን: 0.938854336738586

df5ac5dd-a65b-4a5e-9b5f-e6e68f4e5b0d

01:14:16.522 --> 01:14:20.119

ስለ የተደራሽነት መንገዶች
ማውራት - ቦታው ላይ ምን አይነት ኪቦርድ ወይም

የማስታወሻ መተማመን: 0.938854336738586

0a70a486-f8bd-4bf2-a03d-299792f557d5
01:14:20.119 --> 01:14:24.370
የተስተካከለ ኪቦርድ ሞኖር
አለበት? ተች ስክሪን ወይም

የማስታወሻ መተማመን: 0.938854336738586

c7d8a8a2-33db-467f-9c41-b1bc3dfaac45
01:14:24.370 --> 01:14:27.967
ማብሪያ/ማጥፊያ ያስፈልገናል፣ ወዘተ?
ስለዚህ የትምህርት ዘመኑን

የማስታወሻ መተማመን: 0.938854336738586

5588dfdf-b445-4776-a844-01d4f7559c93
01:14:27.967 --> 01:14:32.218
ለመጀመር ሁሉም ነገር ቦታውን
እንደያዘ ለማረጋገጥ የልጅዎ ጉዳይ ያገኙ

የማስታወሻ መተማመን: 0.938854336738586

d42fae78-94e5-42c5-ac4c-942be81bd4f1
01:14:32.218 --> 01:14:36.142
ወደ እርስዎ እንደሚመጣ እርግጠኛ ነኝ።
እና በመጨረሻም ስለ ተጨማሪና

የማስታወሻ መተማመን: 0.938854336738586

2c6a346b-2501-4fdd-83d8-ba4bc297b954
01:14:36.142 --> 01:14:39.085
አማራጭ ግንኙነት ብዙ ከተማርናቸው
ነገሮች አንዱ

የማስታወሻ መተማመን: 0.938854336738586

8e4af72b-04f2-4e07-a8bb-6364ea731521

01:14:39.085 --> 01:14:41.701
የመሳሪያው ሞዴሊንግ አጠቃቀምን

የማስታወሻ መተማመን: 0.938854336738586

fd445d63-afbc-42f3-9a28-92472326fb1a
01:14:41.701 --> 01:14:43.009
ወሳኝ ጠቀሜታ ነው።

የማስታወሻ መተማመን: 0.93523633480072

397fee23-f8ec-4a97-9d05-2428572c2c12
01:14:43.080 --> 01:14:46.092
ይህ በእውነት ምርጫ ምክር ነበር - የሚቀጥለው
ምስል ላይ

የማስታወሻ መተማመን: 0.93523633480072

8dc3aa7c-3ac3-494f-a0dc-5886f96acaeb
01:14:46.092 --> 01:14:48.853
ስለ የወላጆች ጠቃሚ ምክር
እናወራለን - ልጅዎ መሳሪያውን

የማስታወሻ መተማመን: 0.93523633480072

450560de-6102-4523-a279-fa8e1bb34f6a
01:14:48.853 --> 01:14:51.865
እየተጠቀመ መሆኑን ማረጋገጥ፣
እርስዎ ከስርዓቱ ጋር መተዋወቅዎን እና

የማስታወሻ መተማመን: 0.93523633480072

7e27525d-8717-4d65-8a07-4df1347bd0c0
01:14:51.865 --> 01:14:54.626
የዚያን መሳሪያ አጠቃቀም ከልጅዎ
ጋር ሞዴል ማድረግ ይችላሉ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.92695415019989

13149ed0-56ef-4e3b-8398-f3da86b33ce9
01:14:55.290 --> 01:14:59.418

ታዲያ እነዚያ ሊታሰቡባቸው የሚገቡ ጥቂት ነገሮች ናቸው።

ስላይድ 36

ከወላጆች ጋር

የማስታወሻ መተማመን: 0.92695415019989

5bd7d77c-e8c3-4025-b885-7b22a8e88388

01:14:59.418 --> 01:15:03.202

ማውራትን ጥቅሽለሁ። ከተማሪዎቼ

ወላጆች በጣም ብዙ

የማስታወሻ መተማመን: 0.92695415019989

1b566bf4-58fe-455a-b00d-55a9b1e857cf

01:15:03.202 --> 01:15:06.642

የምላረው ነገር እንዳለ በልዩ

ትምህርት አስተማሪነት ሙያዬ

የማስታወሻ መተማመን: 0.92695415019989

022a83ba-9fee-438a-b0f6-ba67206de3d9

01:15:06.642 --> 01:15:11.458

በጣም ቀድሜ የማወቅ ጥሩ ዕድል

የማስታወሻ መተማመን: 0.92695415019989

0b32a699-ed2d-4694-9b1d-75f9bd17d5e2

01:15:11.458 --> 01:15:14.554

ነበረኝ። እርስዎ ስለ ልጅዎ እጅግ በጣም

ትልቅ እውቀት አለዎት። የልጅዎ

የማስታወሻ መተማመን: 0.92695415019989

c909bb50-7a39-4b0d-844a-d3a48087fbab

01:15:14.554 --> 01:15:18.338

የመጀመሪያ አስተማሪ ነዎት። ልጅዎን በደምብ

ያውቁታል፣ እና

የማስታወሻ መተማመን: 0.92695415019989

77e5d12d-2707-490f-8828-1926f8cdb9e1
01:15:18.338 --> 01:15:21.778

በእርግጠኝነት በዚህ ምናባዊ

የማስታወሻ መተማመን: 0.92695415019989

6f38b090-b68c-46ad-aad6-29d1f6176216
01:15:21.778 --> 01:15:24.874

ሁኔታ ከቡድኑ ጋር የሚያጋሩት
እጅግ በጣም ብዙ

የማስታወሻ መተማመን: 0.92695415019989

f139aed0-6db8-4fc6-aa99-dbd87ef7d9c1
01:15:24.874 --> 01:15:26.250

መረጃዎች አሉ፣ ስለዚህ

የማስታወሻ መተማመን: 0.933549106121063

f85220d1-bec0-4296-9d3e-07a9fcf762d2
01:15:26.260 --> 01:15:29.872

ይህንን አቀራረብ ስናዘጋጅ፣ በማህበረሰባችን
ውስጥ ያሉ

የማስታወሻ መተማመን: 0.933549106121063

d0a68cb2-0bbc-44f1-bffa-57e22416b754
01:15:29.872 --> 01:15:33.484

በዚህ በፀደይ ወቅት በነበረው ምናባዊ
መመዘኛ ያጋጠሟቸው

የማስታወሻ መተማመን: 0.933549106121063

f24ade1f-1d76-4d93-833a-4a33972e449a
01:15:33.484 --> 01:15:36.193

ነገሮች ላይ ታላላቅ ሃሳቦች የነበሯቸው

አንዳንድ ወላጆች ጋር ሄጄ ነበር

የማስታወሻ መተማመን: 0.933549106121063

782720a4-67ae-4650-8a9f-3e54cecedd06

01:15:36.193 --> 01:15:39.504

እና ለሚመጣው የበልግ ወቅት ወደፊት

የማስታወሻ መተማመን: 0.933549106121063

14c0e80d-2b36-4408-9825-4bb21016f61a

01:15:39.504 --> 01:15:43.718

ለመሄድ ያስችላል። ከነዚያ ወስጥ

አንዳንዶቹ ሃሳቦች - ስክሪኑ ላይ እንድታነቡት

የማስታወሻ መተማመን: 0.933549106121063

ce13b037-1c7a-447b-bd0d-a94931344cbc

01:15:43.718 --> 01:15:47.029

አደርግላችኋለሁ - ፅንሰ-ሀሳቦችን ለማስተማር

ሙዚቃን መጠቀም - አንዳንድ ልጆች

የማስታወሻ መተማመን: 0.933549106121063

1a599a82-d51f-44f4-9482-7a5698e9810b

01:15:47.029 --> 01:15:50.641

ለዚህ በጣም ምላሽ ይሰጣሉ። ሌላ እናት እንደገለፀችው

የማየት እና የመማር ዕክሎች

የማስታወሻ መተማመን: 0.933549106121063

527cfb3e-8f28-4df5-9885-a2e222ac1d98

01:15:50.641 --> 01:15:53.952

ያለባት ልጅ እንዳላት፣ እና ስክሪኑ

ላይ የነበረውን

የማስታወሻ መተማመን: 0.933549106121063

aadd6358-570c-493e-841c-155a1b3cccc0

01:15:53.952 --> 01:15:57.263

ነገር ቤት ወስጥ ወዳለ እንደ
ቴሌቪዥን ያለ ትልቅ ስክረን ላይ

የማስታወሻ መተማመን: 0.909609377384186

4116dc59-5147-448f-a870-eca3bdde0952
01:15:57.270 --> 01:16:01.527
ማንግባረቅ ችላለች። ግንኙነትን
ሞዴል

የማስታወሻ መተማመን: 0.909609377384186

10b9d34a-f28c-46b8-8342-ac4eb4b269b1
01:16:01.527 --> 01:16:02.688
ስለማድረግ ጠቅሰናል።

የማስታወሻ መተማመን: 0.922136783599854

6a24d86c-610a-426a-801a-9b1a1250a1a8
01:16:03.210 --> 01:16:06.818
እና ደግሞ በተገኘነት ከልጅዎ
ጋር ሲነጋገሩ

የማስታወሻ መተማመን: 0.922136783599854

d1cc6d44-e346-48b6-9fef-1e6c3f8309e1
01:16:06.818 --> 01:16:09.770
ብዙ ትኩረት አለመስጠት፣ የሚሰማቸውን እንዲገልጹ

የማስታወሻ መተማመን: 0.922136783599854

f0bbc747-7de5-4fec-973e-da0f86af0c86
01:16:09.770 --> 01:16:14.034
መርዳት ላይ ትኩረት ማድረግ። እና እናንተ፣
ዴብ እና ኤሪን፣ ሁለታችሁም

የማስታወሻ መተማመን: 0.922136783599854

857ea635-586d-4fcb-8208-0372a5d93537
01:16:14.034 --> 01:16:17.970
እነዚያ ሁሉ ስሜቶች ደህና እንደሆኑ

የነካካችሁት ይመስለኛል። ለልጆቻችን

የማስታወሻ መተማመን: 0.922136783599854

c6962249-9316-423a-98ad-f1c08c6a0c81

01:16:17.970 --> 01:16:20.594

ግንኙነት በጣም ዋጋ መስጠት

እንፈልጋለን፣ ወላጆች ብለዋል። ከቡድናችሁ

የማስታወሻ መተማመን: 0.922136783599854

770213e7-4b32-4fe1-b8a9-7622214efd75

01:16:20.594 --> 01:16:24.858

ዕርዳታን ይጠይቁ። ስለዚህ አንድ መሳሪያ ለመጠቀም

ሲሰለጥኑ እገዛ

የማስታወሻ መተማመን: 0.922136783599854

0b27306c-91fe-450b-986f-437e92cf646e

01:16:24.858 --> 01:16:28.794

የሚፈልጉ ከሆነ፣ ወይም የሆነ ስልት እየተማሩ ከሆነ፣

ቡድናችሁ ጋር

የማስታወሻ መተማመን: 0.922136783599854

e1beeb0d-0942-4fed-ac6e-69a4c8e9dd47

01:16:28.794 --> 01:16:32.074

ሄዳችሁ ምን እገዛ ልትፈልጉ

እንደምትችሉ አሳውቋቸው።

የማስታወሻ መተማመን: 0.924261331558228

4407f228-302f-4665-9dbe-8df754818b37

01:16:32.630 --> 01:16:35.870

ሌላ ወላጅ እንደጠቆመው - ያው፣

ቅድም አቀራረቡ ላይ

የማስታወሻ መተማመን: 0.924261331558228

8020ad39-ddc4-4e70-ba73-bea3f3dd8467

01:16:35.870 --> 01:16:38.462

ዴብ የተመሳሰለ እና ያልተመሳሰለ
መመጣጣር እንደሚኖረን

የማስታወሻ መተማመን: 0.924261331558228

7425e094-d2b8-4433-b8b8-27367af703c9

01:16:38.462 --> 01:16:41.702

ተናግራለች - ግን ልጅዎ ከተመሳሳይ መስጫ
መስኮቶች ውጪ

የማስታወሻ መተማመን: 0.924261331558228

9fb4c6f4-98a9-417e-98f9-037878c2b3c2

01:16:41.702 --> 01:16:44.942

ሌሎች ከዚያ የተመሳሰለ ትምህርት ላይ

የማስታወሻ መተማመን: 0.924261331558228

4b833d5d-49aa-4c22-bb23-67308524f20f

01:16:44.942 --> 01:16:47.210

ስለሚያሳትፉ ዕድሎች ከቡድንዎ ጋር

የማስታወሻ መተማመን: 0.924261331558228

36fdc055-dcd4-4912-a47b-c9a2c8ef55e2

01:16:47.210 --> 01:16:51.098

ይነጋገሩ። እና በመጨረሻም፣ አረፍ ምክር ነው
ብዬ አስባለሁ፣ በተለያዩ

የማስታወሻ መተማመን: 0.924261331558228

b77f4e98-8be3-4015-af30-3d7c974c9fdb

01:16:51.098 --> 01:16:53.690

አቀራረቦች እና አስተያየቶች ላይ
ከቡድኑ ጋር

የማስታወሻ መተማመን: 0.924261331558228

a0e2ab38-ad80-401b-a07c-bb75869f52fa

01:16:53.690 --> 01:16:56.606

ትብብር ነበር። ችግሮች ካሉ ቀደም ብሎ
እርምጃ መውሰድ። አንድ ልጅ

የማስታወሻ መተማመን: 0.924261331558228

cc91ecf1-bcce-4111-b0b9-f356a19bec6a
01:16:56.606 --> 01:17:01.142
ስኬታማ የማይሆንበት ሁኔታ
ውስጥ እንዳንገባ

የማስታወሻ መተማመን: 0.924261331558228

655e6c72-f028-4652-8bed-084f42025265
01:17:01.142 --> 01:17:05.678
ቀደም ብላችሁ ከቡድኑ ጋር መጠናቀቅሁን
እና ማቃናታችሁን

የማስታወሻ መተማመን: 0.924261331558228

43d30b1d-85c2-4427-9f1f-eae7f2f52f04
01:17:05.678 --> 01:17:06.974
ያረጋግጡ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.933044791221619

4eae79bd-d5ca-42dd-97fd-1fcc234c63cd
01:17:07.000 --> 01:17:09.740
በመጨረሻም፣ ላለመዳከም እና
ላለመዘናጋት ይሞክሩ፣ ስለዚህ

የማስታወሻ መተማመን: 0.933044791221619

999eb9de-41fa-42df-b7f8-379135d1a5bc
01:17:09.740 --> 01:17:13.302
ያንን ምክር ለሰጡን ታላቅ ወላጆች
እናመሰግናለን። በሚመጣው

የማስታወሻ መተማመን: 0.933044791221619

ad5b4f9f-01d1-44de-a127-e68f7eb00924
01:17:13.302 --> 01:17:15.768

ዓመት ይህንን ትምህርት እንደምንቀጥለው

የማስታወሻ መተማመን: 0.917924582958221

b7f4835b-5cb1-406d-959e-7506a60e730a

01:17:15.768 --> 01:17:20.234

አውቃለሁ። ሌላው በጣም ትልቁ

ጥቅም፣ እንደማስበው፣

ስላይድ 37

የማስታወሻ መተማመን: 0.917924582958221

0361015a-4008-4584-93f3-ba3c92a90b7c

01:17:20.234 --> 01:17:24.862

ለተማሪዎቻችን ተደራሽነት መኖር ነው።

(እኛ በጣም፣ ውይይት ይቅርታ፣ የኮምፒውተር

የማስታወሻ መተማመን: 0.917924582958221

6650aba7-2a88-4b6f-843d-aed8870274ac

01:17:24.862 --> 01:17:28.778

ፍጥነት ከምስሎች ጋር አብሮ እየሄደ

እንዳልነበር

የማስታወሻ መተማመን: 0.917924582958221

2002b2d3-f4db-4b0c-9052-7a3c547a23b6

01:17:28.778 --> 01:17:33.050

አውቃለሁ፣ ስለዚህ ልመለስ።)

ስለ የሰራተኞች ድጋፍ

የማስታወሻ መተማመን: 0.917924582958221

0802041e-bbba-4bcb-9051-b7cd079c9005

01:17:33.050 --> 01:17:36.966

እና የቤተሰብ ተሳትፎ ብዙ

አውርተናል፣ ነገር ግን

የማስታወሻ መተማመን: 0.917924582958221

83280aeb-2c05-483f-842b-ca345c397fda
01:17:36.966 --> 01:17:40.882
በሚመጣው የምናባዊ ትምህርት
አሰጣጥ ላይ

የማስታወሻ መተማመን: 0.917924582958221

9b2d1ffb-0090-45bd-b8d1-0e99e6303fe6
01:17:40.882 --> 01:17:44.086
በጣም ወሳኝ የተልዕኮው እምብርት

የማስታወሻ መተማመን: 0.917924582958221

a43213d0-4125-4c79-bf7d-929c7c8f5b25
01:17:44.086 --> 01:17:47.290
ተማሪዎቻችንን ማነጋገርና ማገዝ ነው።
እና ዕድላችንታችን

የማስታወሻ መተማመን: 0.917924582958221

a10ffedf-fb2a-4621-88e2-7d41dd827b12
01:17:47.290 --> 01:17:48.714
አንዷ ያነጋገርኪት ወላጅ ከልጅ አንዳንድ

የማስታወሻ መተማመን: 0.913003027439117

16c2ff95-c57e-4daa-ae4-aacccde9253d
01:17:48.780 --> 01:17:51.816
አስተያየቶች ነበሯት እና

የማስታወሻ መተማመን: 0.913003027439117

025898a1-505b-44ab-8ead-3b629550a817
01:17:51.816 --> 01:17:55.404
ትልቅ ማስታወሻ ነበር። ልዩ ትምህርት ላይ

የማስታወሻ መተማመን: 0.913003027439117

96623044-0b7e-467d-ac6c-2c03ed575726
01:17:55.404 --> 01:17:57.612
“ያለእኔ ስለእኔ ምንም የለም” የምንለው

አባባል አለ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.913003027439117

63bee7d3-cff0-4c6b-adc2-2182c19a42d7

01:17:57.612 --> 01:18:00.924

ኤልጄ የሚባል ከወጣት ተማሪዎቻችን

አንዱ

የማስታወሻ መተማመን: 0.913003027439117

703ee291-ac82-42d8-8c7a-b2433614657a

01:18:00.924 --> 01:18:03.684

የምናባዊ ትምህርት ስናቅድ ሁላችንም

ልብ ማለት የሚገባንን

የማስታወሻ መተማመን: 0.913003027439117

23e6436f-acb5-4563-992d-30088fa5ed13

01:18:03.684 --> 01:18:06.168

በፀደዩ መሰረት የነበሩትን አንዳንድ

አመለካከቶች

የማስታወሻ መተማመን: 0.913003027439117

7e3d17b0-139a-4978-8539-a339428f400b

01:18:06.168 --> 01:18:09.480

ስላካፈሉን በጣም ዕድላኞች ነን። [ስለዚህ

የማስታወሻ መተማመን: 0.913003027439117

6c6cb62c-ec8f-48fb-84d9-9c6881942f2d

01:18:09.480 --> 01:18:12.792

ቪዲዮው እዚህ ላይ እንዲሰራ

የማስታወሻ መተማመን: 0.913003027439117

ab51e17f-b49c-406d-9b3c-89a32f7856e6

01:18:12.792 --> 01:18:13.344

ማድረግ እንደሚቻል ልይ።]

የማስታወሻ መተማመን: 0.871533989906311

b3dd4d8a-6cf9-4e1f-b49d-56e0f4398735
01:18:17.540 --> 01:18:23.832
ኤልጄ: "ያለኝ ትልቁ ምክር ቤተሰቦች እና
ተማሪዎች

የማስታወሻ መተማመን: 0.871533989906311

d7fcad66-fad2-440e-97fa-091f6c4f9b31
01:18:23.832 --> 01:18:28.408
የሚሰጡ ስራዎችን እና አቀራረቦችን ቀደም
ብለው እንዳገኙት ማረጋገጥ ነው። ማናቸውም

የማስታወሻ መተማመን: 0.871533989906311

1d7efe23-6780-438f-a5f3-8dd576acb7a3
01:18:28.408 --> 01:18:33.556
የተመደቡ ንባቦች፣ የሚወረዱ መፅሐፍት፣
ማናቸውም ፓወር

የማስታወሻ መተማመን: 0.890015244483948

3d3ca60c-fa9a-4a78-9a00-7fdec7b073d6
01:18:33.556 --> 01:18:38.062
ፖይንቶች፣ ሃው-ቱ ሺዲዮዎች - በተቻለ
መጠን ቀደም ብለው ቢላኩ -
በዚህ መንገድ አስተማሪዎች ለማስተካከል

የማስታወሻ መተማመን: 0.890015244483948

3311da07-1395-4943-a159-792a8626fa01
01:18:38.062 --> 01:18:42.671
ጊዜ ከሌላቸው ወይም አንድ ተማሪ
መከታተል ካስፈለገው፣

የማስታወሻ መተማመን: 0.890015244483948

40cdf316-53d6-4d61-9b84-961c23d34e7c
01:18:42.671 --> 01:18:44.766
ከዳደሮቻቸው ጋር መሳተፍ

የማስታወሻ መተማመን: 0.907008826732636

5426ad80-59f3-4af0-b3a8-38d01acef8c5

01:18:44.766 --> 01:18:48.888

ይቸላሉ። አንዳንድ የቃላት ዝርዝር እና

አንዳንድ እንቅስቃሴዎች በቅድሚያ

የማስታወሻ መተማመን: 0.907008826732636

89f1c8c9-7257-4752-96d1-0243211b0929

01:18:48.888 --> 01:18:52.576

መማር ያስፈልጋል። አንዳንድ ጊዜ ለማየት

ዳይጆች የተለያዩ ቀለማት

የማስታወሻ መተማመን: 0.907008826732636

bde4cc26-0019-4ece-8101-9274ba36b771

01:18:52.576 --> 01:18:57.186

እና ዳራዎች ይፈልጋሉ። እነዚህን ቁሳቁሶች

በሚስተካከል መልኩ

የማስታወሻ መተማመን: 0.907008826732636

7f38107e-a805-4c23-aaf4-ae5d2daec371

01:18:57.186 --> 01:18:59.491

ማግኘት ለተደራሽነት በጣም ወሳኝ ነው።

የማስታወሻ መተማመን: 0.441528260707855

5207b5ad-e804-442b-ac41-dce53d7e2ce3

01:19:00.700 --> 01:19:01.720

አንድ አመት

የማስታወሻ መተማመን: 0.919480085372925

2dfcd9bd-4549-45d5-bda5-f3db9eab0269

01:19:03.130 --> 01:19:07.638

እሺ፣ ይህንን ብልህ እና አስፈላጊ ግብረመልስ

ስላካፈላን

የማስታወሻ መተማመን: 0.919480085372925

56ec575b-140d-453d-a0e0-5cf96417cc76
01:19:07.638 --> 01:19:11.180
ኤልጄን በጣም እናመሰግናለን እና
ከልጅዎ ጋር

ስላይድ 38

እንዲያው በድጋሚ አሪፍ ማስታወሻ

የማስታወሻ መተማመን: 0.919480085372925

079d2ef4-d753-42f5-a1ee-6585735b94eb
01:19:11.180 --> 01:19:15.044
ነው ብዬ አስባለሁ። እና አዋሯቸው፣ ያው

የማስታወሻ መተማመን: 0.919480085372925

49499a90-1c85-4edb-85a5-8c2a842f14bc
01:19:15.044 --> 01:19:19.230
ፀደይ ላይ ምን በደምብ
እንደሰራላቸው ሊነግሯችሁ

የማስታወሻ መተማመን: 0.919480085372925

ef601cef-e758-487a-b380-49bdf2d289c5
01:19:19.230 --> 01:19:22.450
ይችላሉ፣ እና ምን እንዳስቸገራቸው፣ ከዚያ ከIEP
ቡድናችሁ ጋር

የማስታወሻ መተማመን: 0.919480085372925

bd9d0c84-843f-442d-9afe-a26aedb3a82f
01:19:22.450 --> 01:19:24.060
ለመተባበር ዝግጁ ትሆናላችሁ።

ስላይድ 39

የማስታወሻ መተማመን: 0.919893860816956

334f2033-a195-4ab7-8656-3d19a0b1c1ea

01:19:24.060 --> 01:19:28.220
የፖረንት ሪሶርስ ሴንተር የልዩ ትምህርት
ሂደትን ማሰስ

የማስታወሻ መተማመን: 0.919893860816956

64667587-40a6-4bb0-8e1f-d9370f7525d0
01:19:28.220 --> 01:19:31.010
ላይ ከቤተሰቦች ጋር ለብዙ፣
ብዙ ዓመታት ሰርቷል። ለቤተሰቦች

የማስታወሻ መተማመን: 0.919893860816956

0ebaa6af-3e85-4d46-8cbd-7dd426852136
01:19:31.010 --> 01:19:34.730
ሁልጊዜ የምንነግራቸው ነገር - "የልጅዎ
IEP ቡድን ላይ ወሳኝ

የማስታወሻ መተማመን: 0.919893860816956

67e533fc-7a5c-4966-bb91-e7cb00b0e91b
01:19:34.730 --> 01:19:37.520
አባል እንደሆኑ ያውቃሉ።"
በእርግጠኝነት ትምህርት ቤት

የማስታወሻ መተማመን: 0.919893860816956

7e24c24f-ad35-4ca1-bdd3-ca4f77cb8a01
01:19:37.520 --> 01:19:41.240
በተዘጋጠኑ እና ወረርሺኝ በነበረነት ወቅት፣
አንዱ ብሩህ ነገር፣ እንደማስቀመጥ፣

የማስታወሻ መተማመን: 0.919893860816956

154de0c7-27c1-4aaa-91e6-e196023186b7
01:19:41.240 --> 01:19:44.030
እና መልካም ነገር - የቤተሰቦች ትምህርት ቤት ምን

የማስታወሻ መተማመን: 0.919893860816956

42f6b5c7-dee0-4908-bd3d-d368670fe766

01:19:44.030 --> 01:19:47.440

እንደሚመስል ጥልቅ ግንዛቤ ነው።

ጥንካሬዎቻቸው

የማስታወሻ መተማመን: 0.919893860816956

1f7bb47d-7868-42fc-bf53-5f8c1b5c7c82

01:19:47.440 --> 01:19:50.850

ምንድናቸው? ስኬቶቻቸው ምንድናቸው? እና

እና ፍላጎቶቻቸው

የማስታወሻ መተማመን: 0.919893860816956

34f98ffe-2ce9-45ab-88ce-901bc8918343

01:19:50.850 --> 01:19:54.260

ምንድናቸው? በርካታ አቅራቢዎቻችን - ኬሊ

ቅድም

የማስታወሻ መተማመን: 0.919893860816956

5b4a2739-0d7c-472c-be70-e64cfa0ab12d

01:19:54.260 --> 01:19:55.500

እንደጠቀሰች

የማስታወሻ መተማመን: 0.917537152767181

5d94421a-5cc4-4462-8997-7236cc590260

01:19:55.530 --> 01:19:59.347

አውቃለሁ - ከIEP ቡድኖች ጋር ለመስራት

እየተዘጋጁ አንደሆነ

የማስታወሻ መተማመን: 0.917537152767181

33a753af-a926-4c2f-9fc9-e295d04316f7

01:19:59.347 --> 01:20:03.511

IEP ከአዲሱ የምናባዊ ትምህርት ሞዴል

ጋር ለማስኬድ እና

የማስታወሻ መተማመን: 0.917537152767181

43f65df9-0aa3-43bc-bf66-d715f8123a71

01:20:03.511 --> 01:20:08.369

IEP፣ አሁን ባለበት፣ ውጤታማ እና
ልጅዎን ለማገዝ

የማስታወሻ መተማመን: 0.917537152767181

ab58769e-2f21-4f2a-8aa2-915ee99b2abc
01:20:08.369 --> 01:20:12.533
የቆመ ነገር ነው? የሚለውን ለማጤን፣ እና
ካልሆነ፣ ምን

የማስታወሻ መተማመን: 0.917537152767181

36510ec2-bc04-4b89-9c8d-98282afea648
01:20:12.533 --> 01:20:17.391
መደረግ አለበት? እኔና ኬሊ አንድ ጠቃሚ ሃሳብ
ብናካፍል፣

የማስታወሻ መተማመን: 0.917537152767181

979b2f7e-a584-418c-be86-eae26f523242
01:20:17.391 --> 01:20:21.555
ሁሌም የምናካፍለው (እዚህ ምናባዊ ትምህርት ላይ
ብቻ ሳይሆን

የማስታወሻ መተማመን: 0.917537152767181

5df3af88-cd27-411e-b86d-845ab5c6beff
01:20:21.555 --> 01:20:25.372
ማንኛውም የIEP ስብሰባ ላይ) ከ IEP ቡድናችሁ ጋር

የማስታወሻ መተማመን: 0.917537152767181

b21a5ba7-0a5a-49cf-879a-9863416756e6
01:20:25.372 --> 01:20:27.107
ከተቻለ ከስብሰባዎች አስቀድሞችሁ

የማስታወሻ መተማመን: 0.919744789600372

980e184b-8c79-4805-ada7-482c6f9c6fec
01:20:27.107 --> 01:20:30.722

ተነጋገሩ። ይህን አቅርቦን ስንጨርስ

የማስታወሻ መተማመን: 0.919744789600372

a44a207d-6553-4525-8878-fa2513376220

01:20:30.722 --> 01:20:34.660

የመገኛ አድራሻችንን እናካፍለን፣ ግን በወረርሻ ማዘጋት ጊዜ

የማስታወሻ መተማመን: 0.919744789600372

7325ffde-48aa-4853-b9a8-2f0190c12a41

01:20:34.660 --> 01:20:37.882

በምናባዊ ትምህርት ወቅት ቤተሰቦች
hIEP ቡድን ጋር

የማስታወሻ መተማመን: 0.919744789600372

5161300c-d798-4981-a9b7-95cbb1faa9ef

01:20:37.882 --> 01:20:40.746

መረጃ እንዲያጋሩ የቀረፀነው ትንሽ
ቴምፕሌት አለ፣

የማስታወሻ መተማመን: 0.919744789600372

2f40bfc8-d36f-4b9e-8b5c-c2452f15426b

01:20:40.746 --> 01:20:44.684

ምክንያቱም ያን ጊዜ፣ hIEP ቡድንዎ ጋር ምናባዊ ስብሰባ

የማስታወሻ መተማመን: 0.919744789600372

fcd6ba5a-ac3f-4160-8787-d56c34199773

01:20:44.684 --> 01:20:48.622

ሲያደርጉ ቡድኑ ጥያቄዎቻችሁን ለመመለስ

የማስታወሻ መተማመን: 0.919744789600372

857d526d-ea79-41c3-9497-672e5c8af5ee

01:20:48.622 --> 01:20:52.560

ተዘጋጅቶ እንዲመጣ

የማስታወሻ መተማመን: 0.919744789600372

7fdbae84-f903-4661-b708-e44569268e99

01:20:52.560 --> 01:20:56.856

ለማድረግ ይረዳል ብለን ተስፋ በማድረግ ነው።

ስላይድ 40

ታዲያ፣ ስለ IEP ሂደት ስናስብ፣ ስኬትን

የማስታወሻ መተማመን: 0.919744789600372

95bb6274-44f0-44bd-8f6f-42ad1f086c31

01:20:56.856 --> 01:20:58.646

ለማረጋገጥ በጥሩ ሁኔታ የተቀየሰ ነው ብዬ አስባለሁ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.932562351226807

1fcb052-5bc7-439d-a711-d0d005d8f8ec

01:20:58.650 --> 01:21:01.790

በመጀመሪያ የምንጀምረው ቤተሰቦች

ግብዓቶቻችሁን እና

የማስታወሻ መተማመን: 0.932562351226807

635c6b3c-71da-4436-9f08-785793f6ee25

01:21:01.790 --> 01:21:05.558

ጥያቄዎቻችሁን እንድታካፍሉ ማበረታታት ሲሆን

ይህም ቡድኑ

የማስታወሻ መተማመን: 0.932562351226807

655afea0-db96-47ed-8e6a-fbf17f679262

01:21:05.558 --> 01:21:09.326

ስብሰባው ላይ ተዘጋጅቶ መጥቶ

እንዲያን ሀሳቦችና ጥያቄዎች እንዲመልስ ያደርጋል። ንቁ

የማስታወሻ መተማመን: 0.932562351226807

0fafdd74-9ea0-45bd-b082-cd0d77551470

01:21:09.326 --> 01:21:11.838

ተሳታፊ ይሁኑ። ልጅዎ የምናባውዋ ተማሪ ሆኖ

የማስታወሻ መተማመን: 0.932562351226807

14da3189-5c2b-4f83-a78a-7d4c17f5cc0f

01:21:11.838 --> 01:21:14.664

ለብዙ ወራት ስላዩት፣ በጣም ብዙ

የማስታወሻ መተማመን: 0.932562351226807

320c40f3-706a-469f-8bb2-c4ca734111dc

01:21:14.664 --> 01:21:18.118

የሚያካፍሉት መረጃ ይኖራል፣ ስለዚህ የIEP

ስብሰባዎች

የማስታወሻ መተማመን: 0.932562351226807

648fc6e2-e928-4e61-90ff-abd50efa6142

01:21:18.118 --> 01:21:21.258

ማሻሻል ላይ ይሳተፉ፣ እንዲሁም ማናቸውም

የማስታወሻ መተማመን: 0.932562351226807

2597b12a-e5a2-49f8-9ca9-0c258ac30874

01:21:21.258 --> 01:21:24.398

በዓመቱ ውስጥ መኖር ስላለባቸው ክለሳዎች

እና ለውጦች ላይ።

የማስታወሻ መተማመን: 0.932562351226807

4104c2fd-63a7-47b5-92d8-add9f3af1a95

01:21:24.398 --> 01:21:27.538

ሌላው የሚረዳን እና መመሪያችንን

የሚያሳውቀው

የማስታወሻ መተማመን: 0.932562351226807

7a130fd9-b006-4c86-a4ec-da717f78b63d

01:21:27.538 --> 01:21:28.794

በጣም ከሚያስፈልጉ ነገሮች

አንዱ

የማስታወሻ መተማመን: 0.932843863964081

eb156625-61b3-4795-82a4-017286e854dc

01:21:28.880 --> 01:21:32.975

ጥሩ መረጃ መውሰድ ነው። ስለዚህ ቡድኑ

እንዴት የልጅዎ

የማስታወሻ መተማመን: 0.932843863964081

e38288fb-5fc2-4115-bc2a-6fadbd39cf37

01:21:32.975 --> 01:21:37.070

አፈፃፀም ላይ መረጃ መሰብሰብ እንዳለበት

የማስታወሻ መተማመን: 0.932843863964081

a9a24876-4f0a-4d97-be0f-bb12a61abc32

01:21:37.070 --> 01:21:40.850

ከቡድኑ ጋር ይነጋገሩ። ነገሮች በጥሩ ሁኔታ

እየሄዱ እንዳሉ እንዴት እናውቃለን? ከሆኑ፣

የማስታወሻ መተማመን: 0.932843863964081

74fe1192-f00c-41b1-8cc2-6446a47746b1

01:21:40.850 --> 01:21:44.630

አረፍ ነው። ነገሮች በጥሩ ሁኔታ

የማስታወሻ መተማመን: 0.932843863964081

51b2d719-fcbb-406f-a757-5ba3d79a66ba

01:21:44.630 --> 01:21:49.040

እየሄዱ እንዳልሆኑ እና ትንሽ መስተካከል

እንደሚፈልጉ እንዴት እናውቃለን? ስለዚህ የIEP

የማስታወሻ መተማመን: 0.932843863964081

1ab913b6-89c2-4c8a-99a4-34836ee7233d

01:21:49.040 --> 01:21:52.820

ስብሰባው ላይ እንዴት እንደሚካሄድ፣ ሁሉም ሰው

መደበኛ የሆነ

የማስታወሻ መተማመን: 0.932843863964081

7e58a637-2545-4a3b-91a8-c2638caa9194

01:21:52.820 --> 01:21:55.340

የመገናኛ እና የመፈተሻ መንገድ፣

የማስታወሻ መተማመን: 0.932843863964081

7ad532ce-c6f7-4915-b06a-62e0e15a5444

01:21:55.340 --> 01:21:58.175

አስተያየት እና መረጃ በቡድን አባላት እርስ በእርስ ለመጋራት

የማስታወሻ መተማመን: 0.932843863964081

5c996d3f-f3b4-4d46-a07f-94d3adf68e72

01:21:58.175 --> 01:22:01.010

ከተማሪዎ ያለውን ግብዓት ለማጋራት -
ተማሪዎች

የማስታወሻ መተማመን: 0.920826017856598

bb21809a-974d-4df1-9c4e-07008cc6aebb

01:22:01.070 --> 01:22:03.718

PIEP አካል እንዲሆኑ ለማበረታታት

የማስታወሻ መተማመን: 0.920826017856598

fc833294-cbea-487f-b792-325ebb9825e6

01:22:03.718 --> 01:22:07.028

ቀጣይነት ያለው የግንኙነት ዕቅድ ያውጡ።
ቡድናችሁ ለስኬት የተዘጋጀ እና

የማስታወሻ መተማመን: 0.920826017856598

55fc2184-fb88-4471-a0d0-3fb9f652e242

01:22:07.028 --> 01:22:10.007

በዚህ ዓመት ከልጅዎ በተስፋ የሚጠበቁትን
ትልቅ ውጤቶች

የማስታወሻ መተማመን: 0.920826017856598

24e04e5c-f029-4c80-8b10-26f6dea485dd
01:22:10.007 --> 01:22:12.324
ለማክበር ውጤታማ የሆነ የግንኙነት

የማስታወሻ መተማመን: 0.920826017856598

1dccc9cf-8764-4957-83d8-8513a1d4cbf6
01:22:12.324 --> 01:22:15.965
ዕቅድ ይዘርጉ።

ስላይድ 41

የማስታወሻ መተማመን: 0.924416899681091

90c39a4b-7959-4f67-8bd5-b65a5b1a1923
01:22:17.060 --> 01:22:20.569
እሺ፣ ከእናንተ ጋር እጅግ በጣም ብዙ መረጃ
እንዳጋራን

የማስታወሻ መተማመን: 0.924416899681091

495cc869-6171-422a-b767-da6f4a7241c7
01:22:20.569 --> 01:22:24.716
እናውቃለን፣ እንዲሁም ሌሎች ብዙ
ማዳረስ የምንፈልጋቸው

የማስታወሻ መተማመን: 0.924416899681091

a8358274-e391-4f23-8d84-edd59a2cf090
01:22:24.716 --> 01:22:28.544
ርዕሶች እንዳሉ እናውቃለን። ነገር ግን
እነዚህን የመረጃ ምንጮች

የማስታወሻ መተማመን: 0.924416899681091

6b95ea11-4533-467a-845d-04a7845a4cc5
01:22:28.544 --> 01:22:31.734

የት ማግኘት እንደምትችሉ
ማሳወቅ አንፈልጋለን። ስለዚህ፣ ይህ

የማስታወሻ መተማመን: 0.924416899681091

c3cb96c7-7495-4822-8710-abf8f31da974
01:22:31.734 --> 01:22:35.243
አቀራረብ የአዲሱ ፖረንት አካዳሚ
አካል ይሆናል

የማስታወሻ መተማመን: 0.924416899681091

a6b94529-40d0-4b8f-973c-8c568a51b6b7
01:22:35.243 --> 01:22:39.390
እናም፣ በእርግጠኝነት፣ የፖረንት ሪሶርስ ሴንተር

የማስታወሻ መተማመን: 0.924416899681091

bad65ce5-4569-4f6b-b094-4eaedd9cd387
01:22:39.390 --> 01:22:42.899
ድረ-ገፅ አገናኝ ይኖራል። በጣም ብዙ መረጃ ምንጮች አሉ፣ እና

የማስታወሻ መተማመን: 0.924416899681091

07a3f0cf-9cc0-4bbd-bbe3-948c962f31d8
01:22:42.899 --> 01:22:46.727
ከአሁኑ ክፍለ ጊዜ እና ሌሎች ምንጮች
ያሉትን ፅሁፎች

የማስታወሻ መተማመን: 0.924416899681091

91b375f4-5ef1-4454-8065-d82ab85f9c06
01:22:46.727 --> 01:22:48.641
ድረ-ገጻችን www.apsva.us/prc ላይ
እናስቀምጣለን።

የማስታወሻ መተማመን: 0.911074459552765

76aeb23d-803f-4d13-b819-a64c80c3c032
01:22:48.641 --> 01:22:51.747

703-228-7239 ላይ መደወል ይቻላል።

የማስታወሻ መተማመን: 0.911074459552765

3aee149c-93db-41cf-bb7a-8d061dd1b257

01:22:51.747 --> 01:22:54.484

ኬሊ በተደጋጋሚ እሱን ቁጥር አረጋግጣለች

የማስታወሻ መተማመን: 0.911074459552765

c0255c8b-b754-4763-a1a7-00148a11a7f7

01:22:54.484 --> 01:22:58.003

(ከረዳታችን ኤማ እና ራሴ ጋር)

ስለዚህ መልዕክት ካስቀመጣችሁልን

የማስታወሻ መተማመን: 0.911074459552765

9fe7f48d-59e1-4c66-9b3c-2f3c47a8fc49

01:22:58.003 --> 01:23:02.695

ምላሽ እንሰጣችኋለን። በመጨረሻ፣ በኢ-ሜይል

የማስታወሻ መተማመን: 0.911074459552765

ec8b6278-d232-4211-94ef-b21d54183351

01:23:02.695 --> 01:23:08.169

አድራሻችን prc@apsva.us ያገኙናል።

በሚቀጥሉት ወራት

የማስታወሻ መተማመን: 0.911074459552765

c2808982-e4fd-45da-a07b-3ccbbc3562ba

01:23:08.169 --> 01:23:12.079

ተጨማሪ ቁሳቁሶችን ማሻሻልን ለመቅጠል

እና ከእርስዎ

የማስታወሻ መተማመን: 0.911074459552765

3a4d241e-468c-4a46-9985-133f6156439b

01:23:12.079 --> 01:23:15.989

ጋር አብሮ መስራትን እንጠብቃለን።

ስላይድ 42

የማስታወሻ መተማመን: 0.906667292118073

536872c0-f232-42c1-bd38-5efea135eed3
01:23:17.410 --> 01:23:22.828
ስለዚህ ለመዝጋት እና ዛሬ አብራችሁን
ስለተገኛችሁ

የማስታወሻ መተማመን: 0.906667292118073

99802583-035c-4e80-afb8-690d11019ba9
01:23:22.828 --> 01:23:27.859
ሁላችሁንም ማመስገን እፈልጋለሁ።
ከእኛ ጋር መገናኘትዎን ይቀጥሉ። እባክዎ እኛ

የማስታወሻ መተማመን: 0.906667292118073

5a9422d6-8be4-4983-ad70-88543cfb589d
01:23:27.859 --> 01:23:33.277
እንዴት ልንደግፍዎ እንደምንችል ያሳውቁን።
ዴብ እና ኤሪንን ለማመስገን

የማስታወሻ መተማመን: 0.906667292118073

1a5785d9-e5e5-43ec-bdeb-25f6c00e13e6
01:23:33.277 --> 01:23:38.308
አንድ ሰከንድ መውሰድ እፈልጋለሁ። ለሁላችንም
እና ለቤተሰቦቻችን

የማስታወሻ መተማመን: 0.906667292118073

a7b78b45-774c-476e-a87c-c03336511f28
01:23:38.308 --> 01:23:43.339
ትልቅ ሃብቶች ናቸው፣ እና ካስፈለገ እነሱን

የማስታወሻ መተማመን: 0.906667292118073

6586b738-4841-465a-80d8-c2aed1ea7d5c
01:23:43.339 --> 01:23:48.370
ማግኘት እንደምትችሉ ጠቅሰዋል፣
ግን በተለየ

የማስታወሻ መተማመን: 0.903784155845642

6d3c4d59-36f6-4cf3-a448-5fc48f679f7f

01:23:48.370 --> 01:23:53.275

መልኩ ቡድንዎን። ስለዚህ በድጋሚ፣

አመሰግናለሁ እና ሴፕቴምበር 8 ላይ

የማስታወሻ መተማመን: 0.903784155845642

a36ee16f-c5a1-42e4-a92d-5716f0e0e4ef

01:23:53.275 --> 01:23:57.325

በጣም ጥሩ ጅምር እንደሚኖር ተስፋ እናደርጋለን።